

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ።

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 1 ።

ምዕራፍ ፡ 1 ።

1 ፤ ሆፅ ፡ በሚባል ፡ አገር ፡ ስሙ ፡ ኢዮብ ፡ የተባለ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ያም ፡ ሰው ፡ ፍጹምና ፡ ቅን ፡ እግዚአብሔርንም ፡ የሚፈራ ፡ ከክፋትም ፡ የራቀ ፡ ነበረ ።

2 ፤ ሰባትም ፡ ወንዶች ፡ ሦስትም ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ ተወልደውለት ፡ ነበር ።

3 ፤ ሀብቱም ፡ ሰባት ፡ ሺሕ ፡ በጎች ፡ ሦስት ፡ ሺሕም ፡ ግመሎች ፡ ዐምስት ፡ መቶም ፡ ጥማድ ፡ በሬ ፡ ዐምስት ፡ መቶም ፡ እንስት ፡ አህያዎች ፡ ነበረ ፤ እጅግ ፡ ብዙም ፡ ባሪያዎች ፡ ነበሩት ፤ ያም ፡ ሰው ፡ በምሥራቅ ፡ ካሉ ፡ ሰዎች ፡ ሹሉ ፡ ይልቅ ፡ ታላቅ ፡ ነበረ ።

4 ፤ ወንዶች ፡ ልጆቹም ፡ ኹደው ፡ በየተራ ፡ በያንዳንዳቸው ፡ ቤት ፡ ግብዣ ፡ ያደርጉ ፡ ነበር ፤ ሦስቱ ፡ እኅቶቻቸውም ፡ ከነርሱ ፡ ጋራ ፡ ይበሉና ፡ ይጠጡ ፡ ዘንድ ፡ እነርሱ ፡ ልከው ፡ ይጠሯቸው ፡ ነበር ።

5 ፤ የግብዣውም ፡ ቀኖች ፡ ባለፉ ፡ ጊዜ ፡ ኢዮብ ፡ ምናልባት ፡ ልጆቹ ፡ በድለው ፡ እግዚአብሔርንም ፡ በልባቸው ፡ ሰድቦው ፡ ይኾናል ፡ ብሎ ፡ ይልክና ፡ ይቀድሳቸው ፡ ነበር ፤ ኢዮብም ፡ ማልዶ ፡ ተነሣ ፤ እንደ ፡ ቀጥራቸውም ፡ ሹሉ ፡ የሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረበ ። እንዲሁ ፡ ኢዮብ ፡ ሹልጊዜ ፡ ያደርግ ፡ ነበር ።

6 ፤ ከዕለታት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤ የአምላክ ፡ ልጆች ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ለመቆም ፡ መጡ ፤ ሰይጣንም ፡ ደግሞ ፡ በመካከላቸው ፡ መጣ ።

7 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሰይጣንን ፡ ከወዴት ፡ መጣኝ ፡ አለው ። ሰይጣንም ፡ ምድርን ፡ ሹሉ ፡ ዘርኳት ፡ በርሷም ፡ ተመላለስኹ ፡ ብሎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መለሰ ።

8 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሰይጣንን ፡ በእውኑ ፡ ባሪያዬን ፡ ኢዮብን ፡ ተመለከትኸውን ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ርሱ ፡ ፍጹምና ፡ ቅን ፡ እግዚአብሔርንም ፡ የሚፈራ ፡ ከክፋትም ፡ የራቀ ፡ ሰው ፡ የለም ፡ አለው ።

9 ፤ ሰይጣንም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ፡ በእውኑ ፡ ኢዮብ ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ በከንቱ ፡ ነውን ።

10 ፤ ርሱንና ፡ ቤቱን ፡ በዙሪያውም ፡ ያሉትን ፡ ሹሉ ፡ አላጠርክለትምን ፡ የእጁን ፡ ሥራ ፡ ባርክክለታል ፡ ከብቱም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በዝታል ።

11 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እጅኸን ፡ ዘርግተኸ ፡ ያለውን ፡ ሹሉ ፡ ዳብስ ፤ በእውነት ፡ በፊትኸ ፡ ይሰድብኻል ።

12 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሰይጣንን ፡ እንሆ ፡ ለርሱ ፡ ያለው ፡ ሹሉ ፡ በእጅኸ ፡ ነው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ እጅኸን ፡ አትዘርጋ ፡ አለው ። ሰይጣንም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ወጣ ።

13 ፤ አንድ ፡ ቀንም ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤ የኢዮብ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ በታላቅ ፡ ወንድማቸው ፡ ቤት ፡ ይበሉና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ይጠጡ ፡ ነበር ።

14 ፤ መልክተኛም ፡ ወደ ፡ ኢዮብ ፡ መጥቶ ፡ በሬዎች ፡ ዕርሻ ፡ ያርሱ ፡ በአጠገባቸውም ፡ አህያዎች ፡ ይሰማሩ ፡ ነበር ፤

15 ፤ የላባም ፡ ሰዎች ፡ አደጋ ፡ ጣሉ ፡ ወሰዷቸውም ፡ ብላቴናዎቹንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ገደሉ ፤ እኔም ፡ እነግርኸ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥኹ ፡ አለው ።

16 ፤ ርሱም ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ የእግዚአብሔር ፡ እሳት ፡ ከሰማይ ፡ ወደቀች ፡ በጎቹንም ፡ አቃጠለች ፡ ጠባቂዎችንም ፡ በላች ፤ እኔም ፡ እነግርኸ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥኹ ፡ አለው ።

17 ፤ ርሱም ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ ከለዳውያን ፡ በሦስት ፡ ረድፍ ፡ ተከፍለው ፡ በግመሎች ፡ ላይ ፡ አደጋ ፡ ጣሉ ፡ ወሰዷቸውም ፡ ብላቴናዎቹንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ገደሉ ፤ እኔም ፡ እነግርኸ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥኹ ፡

አለው ::

18 ፤ ርሱም ፣ ገና ፣ ሲናገር ፣ ሌላ ፣ መጥቶ ፣- ወንዶችና ፣ ሴቶች ፣ ልጆችን ፣ በታላቅ ፣ ወንድማቸው ፣ ቤት ፣ ይበሉና ፣ የወይን ፣ ጠጅ ፣ ይጠጡ ፣ ነበር ፤

19 ፤ እንሆም ፣ ዐውሎ ፣ ነፋስ ፣ ከምድረ ፣ በዳ ፣ መጥቶ ፣ የቤቱን ፣ አራቱን ፣ ማእዘን ፣ መታው ፣ በብላቴናዎቹም ፣ ላይ ፣ ወደቀ ፣ ሞቱም ፤ እኔም ፣ እነግርኝ ፣ ዘንድ ፣ ብቻዬን ፣ አመለጥኹ ፣ አለው ።

20 ፤ ኢዮብም ፣ ተነሣ ፣ መጎናጸፊያውንም ፣ ቀደደ ፣ ራሱንም ፣ ተላጨ ፣ በምድርም ፣ ላይ ፣ ተደፍቶ ፣ ሰገደ ፤

21 ፤ እንዲህም ፣ አለ ፣- ዕራቀቴን ፣ ከእናቴ ፣ ማሕፀን ፣ ወጥቻለኹ ፣ ዕራቀቴንም ፣ ወደዚያ ፣ እመላላለኹ ፤ እግዚአብሔር ፣ ሰጠ ፣ እግዚአብሔርም ፣ ነሣ ፤ የእግዚአብሔር ፣ ስም ፣ የተባረከ ፣ ይኹን ።

22 ፤ በዚህ ፣ ኸሉ ፣ ኢዮብ ፣ አልበደለም ፣ ለእግዚአብሔርም ፣ ስንፍናን ፣ አልሰጠም ።

መጽሐፈ ፣ ኢዮብ ፣ ምዕራፍ ፣ 2 ።

ምዕራፍ ፣ 2 ።

1 ፤ ከዕለታት ፣ አንድ ፣ ቀን ፣ እንዲህ ፣ ኾነ ፤ የአምላክ ፣ ልጆች ፣ በእግዚአብሔር ፣ ፊት ፣ ለመቆም ፣ መጡ ፣ ሰይጣን ፣ ደግሞ ፣ በእግዚአብሔር ፣ ፊት ፣ ለመቆም ፣ በመካከላቸው ፣ መጣ ።

2 ፤ እግዚአብሔርም ፣ ሰይጣንን ፣- ከወይት ፣ መጣኝ ፣ አለው ። ሰይጣንም ፣- በምድር ፣ ላይ ፣ ዞርኹ ፣ በርሷም ፣ ተመላለስኹ ፣ ብሎ ፣ ለእግዚአብሔር ፣ መለሰ ።

3 ፤ እግዚአብሔርም ፣ ሰይጣንን ፣- በእውነት ፣ ባሪያዬን ፣ ኢዮብን ፣ ተመለከትኸውን ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ እንደ ፣ ርሱ ፣ ፍጹምና ፣ ቅን ፣ እግዚአብሔርንም ፣ የሚፈራ ፣ ከክፋትም ፣ የራቀ ፣ ሰው ፣ የለም ፤ በከንቱም ፣ አጠፋው ፣ ዘንድ ፣ አንተ ፣ በርሱ ፣ ላይ ፣ ምንም ፣ ብታንቀሳቅሰኝ ፣ እስከ ፣ አኹን ፣ ፍጹምነቱን ፣ ይዟል ።

4 ፤ ሰይጣንም ፣ መልሶ ፣ እግዚአብሔርን ፣- ቀጥቶ ፣ ስለ ፣ ቀጥቶ ፣ ነው ፤ ሰው ፣ ያለውን ፣ ኸሉ ፣ ስለ ፣ ሕይወቱ ፣ ይሰጣል ።

5 ፤ ነገር ፣ ግን ፣ አኹን ፣ እጅኸን ፣ ዘርግተኸ ፣ ዐጥንቱንና ፣ ሥጋውን ፣ ዳብስ ፤ በእውነት ፣ በፊትኸ ፣ ይሰድብኻል ፣ አለው ።

6 ፤ እግዚአብሔርም ፣ ሰይጣንን ፣- ሕይወቱን ፣ ተወው ፣ እንጂ ፣ እንሆ ፣ ርሱ ፣ በእጅኸ ፣ ነው ፣ አለው ።

7 ፤ ሰይጣንም ፣ ከእግዚአብሔር ፣ ፊት ፣ ወጣ ፣ ኢዮብንም ፣ ከእግሩ ፣ ጫማ ፣ ገጠምሮ ፣ እስከ ፣ ዐናቱ ፣ ድረስ ፣ በክፉ ፣ ቀላሰል ፣ መታው ።

8 ፤ ሥጋውንም ፣ ይፍቅብት ፣ ዘንድ ፣ ገል ፣ ወሰደ ፣ በዐመድም ፣ ላይ ፣ ተቀመጠ ።

9 ፤ ሚስቱም ፣- እስከ ፣ አኹን ፣ ፍጹምነትኸን ፣ ይዘኻልን ፣ እግዚአብሔርን ፣ ስደብና ፣ ሙት ፣ አለችው ።

(የሚቀጥለው ፣ ከግሪክ ፣ የተጨመረ ፣ ነው) ፡

ዳግመኛ ፣ እግዚአብሔርን ፣ ጥቂት ፣ ወራት ፣ ደጅ ፣ አጠናዋለኹ ፤ ዳግመኛም ፣ መከራውን ፣ እታገሠዋለኹ ፣ የቀድሞ ፣ ኑሮዬንም ፣ ተስፋ ፣ አደርገዋለኹ ፣ ትላለኸን ፣ አለችው ። እንደዚህላ ፣ እንዳትል ፣ ከዚህ ፣ ዓለም ፣ እንሆ ፣ ስም ፣ አጠራርኸ ፣ ጠፋ ፤ ሴቶች ፣ ልጆቼና ፣ ወንዶች ፣ ልጆቼም ፣ ሞቱ ፣ እኔስ ፣ ዘጠኝ ፣ ወር ፣ ላረግዝ ፣ ሳምጥ ፣ ስወልድ ፣ ላይረቡኝ ፣ ላይጠቅሙኝ ፣ በከንቱ ፣ ደከምኹ ፣ አለች ። አንተም ፣ በመግል ፣ ተውጠኸ ፣ በትል ፣ ተከሰኸ ፣ ትኖራለኸ ፤ ሌሊቱን ፣ ኸሉ ፣ ስትዛብር ፣ ታድራለኸ ። እኔ ፣ ግን ፣ እየዞርኹ ፣ እቀላውጣለኹ ። ከአንዱ ፣ አገር ፣ ወደ ፣ አንዱ ፣ አገር ፣ ከአንዱ ፣ ቤት ፣ ወደ ፣ አንዱ ፣ ቤት ፣ እኼዳለኹ ፤ ከድካሜ ፣ በእኔ ፣ ላይ ፣ ካለ ፣ ከችግራም ፣ ዐርፍ ፣ ዘንድ ፣ ከጧት ፣ ገጠምሮ ፣ ፀሐይ ፣ እስኪገባ ፣ ድረስ ፣ እጠብቃለኹ ፤ አኹን ፣ ግን ፣ እግዚአብሔርን ፣ የማይገሳ ፣ ቃል ፣ ተናግረኸው ፣ ሙት ፣ አለች ።

10 ፤ ርሱ ፣ ግን ፣ አንቺ ፣ ከሰነፎች ፣ ሴቶች ፣ እንደ ፣ አንዲቱ ፣ ተናገርኸ ፤ ከእግዚአብሔር ፣ እጅ ፣ መልካሙን ፣ ተቀበልን ፣ ክፉ ፣ ነገርንስ ፣ አንቀበልምን ፣ አላት ። በዚህ ፣ ኸሉ ፣ ኢዮብ ፣ በከንፈሩ ፣ አልበደለም ።

11 ፤ ሦስቱም ፡ የኢየሱስ ፡ ወዳጆች ፡ ይህን ፡ የደረሰበትን ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ኸሉ ፡ ሰምተው ፡ ከየአገራቸው ፡ መጡ ፤ እነርሱም ፡ ቴማናዊው ፡ ኤልፋገ ፡ ሹሐዊው ፡ በልዳዶስ ፡ ነዕማታዊው ፡ ሶፋር ፡ ነበሩ ። እነርሱም ፡ ሊያዝኑለትና ፡ ሊያጽናኑት ፡ በአንድነት ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ለመምጣት ፡ ተስማሙ ።

12 ፤ ከሩቅም ፡ ኸነው ፡ ዐይናቸውን ፡ ባነሡ ፡ ጊዜ ፡ አላወቁትም ፤ ድምፃቸውንም ፡ አሰምተው ፡ አለቀሱ ፤ እያንዳንዳቸውም ፡ መገናኛፊያቸውን ፡ ቀደዱ ፡ ወደ ፡ ላይም ፡ ወደ ፡ ራሳቸው ፡ ላይ ፡ ትቢያ ፡ ነሰነሱ ።

13 ፤ ሰባት ፡ ቀንና ፡ ሰባት ፡ ሌሊትም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ተቀመጡ ፤ ሕመሙም ፡ እጅግ ፡ እንደ ፡ በዛ ፡ አይተዋልና ፡ ከነርሱ ፡ አንድ ፡ ቃል ፡ የሚናገረው ፡ አልነበረም ።

መጽሐፈ ፡ ኢየሱስ ፡ ምዕራፍ ፡ 3 ።

ምዕራፍ ፡ 3 ።

1 ፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ኢየሱስ ፡ አፉን ፡ ከፍቶ ፡ የተወለደበትን ፡ ቀን ፡ ረገመ ።

2 ፤ ኢየሱስም ፡ መለሰ ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡-

3 ፤ ያ ፡ የተወለድኸብት ፡ ቀን ፡ ይጥፋ ፡ ያም ፡- ወንድ ፡ ልጅ ፡ ተፀነሰ ፡ የተባለበት ፡ ሌሊት ።

4 ፤ ያ ፡ ቀን ፡ ጨለማ ፡ ይኸን ፤

እግዚአብሔር ፡ ከላይ ፡ አይመልከተው ፡ ብርሃንም ፡ አይብራብት ።

5 ፤ ጨለማና ፡ የሞት ፡ ጥላ ፡ የራሳቸው ፡ ገንዘብ ፡ ያድርጉት ፤ ዳመናም ፡ ይረፍበት ፤

የቀን ፡ ጨለማ ፡ ኸሉ ፡ ያስፈራው ።

6 ፤ ያን ፡ ሌሊት ፡ ጨለማ ፡ ይያዘው ፤ በዓመቱ ፡ ቀኖች ፡ መካከል ፡ ደስ ፡ አይበለው ፤ በወሮች ፡ ውስጥ ፡ ገብቶ ፡ አይቈጠር ።

7 ፤ እንሆ ፡ ያ ፡ ሌሊት ፡ መካን ፡ ይኸን ፤ እልልታ ፡ አይግባበት ።

8 ፤ ሌዋታንን ፡ ለማንቀሳቀስ ፡ የተዘጋጁ ፡ ቀኑን ፡ የሚረግሙ ፡ ይርገሙት ።

9 ፤ አጥቢያ ፡ ኮከቦች ፡ ይጨልሙ ፤ ብርሃንን ፡ ቢጠባበቅ ፡ አያግኘው ፡ የንጋትንም ፡ ቅንድብ ፡ አይይ ፤

10 ፤ የእናቴን ፡ ማሕፀን ፡ ደጅ ፡ አልዘጋምና ፡ መከራንም ፡ ከዐይኔ ፡ አልሰወረምና ።

11 ፤ በማሕፀን ፡ ሳለኸ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አልሞትኸም ።

ከሆድስ ፡ በወጣኸ ፡ ጊዜ ፡ ፈጥኜ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አልጠፋኸም ።

12 ፤ ጉልበቶች ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ተቀበሉኝ ።

ጡትስ : ስለ : ምን : ጠባኸ ፡

13 ፤ አኸን : ተኝቼ : ዝም : ባልኸ : ነበር ፤

አንቀላፍቼ : ባረፍኸ : ነበር ፤

14 ፤ የፈረሰውን : ለራሳቸው : ከሚሠሩት :
 ከምድር : ነገሥታትና : መካሮች : ጋራ ፡

15 ፤ ወይም : ቤታቸውን : ብር : ከሞሉ :
 ወርቅም : ካላቸው : መኳንንት : ጋራ ፡

16 ፤ ወይም : እንደ : ተቀበረ : ጭንጋፍ ፡
 ብርሃንም : እንዳላዩ : ሕፃናት : በኸንኸ : ነበር ።

17 ፤ ክፉዎች : በዚያ : መናደዳቸውን : ይተዋሉ ፤
 በዚያም : ደካማዎች : ያርፋሉ ።

18 ፤ በዚያ : ግዙታዎች : በአንድነት : ተዘልለው : ተቀምጠዋል ፤
 የአስጨናቂውን : ድምፅ : አይሰሙም ።

19 ፤ ታናሽና : ታላቅ : በዚያ : አሉ ፤
 ባሪያም : ከጌታው : ነጻ : ወጥቷል ።

20 ፤ በመከራ : ላሉት : ብርሃን ፡
 ነፍሳቸው : መራራ : ለኸነኛባቸው ፡

21 ፤ የተሰወረ : ሀብትን : ከሚቈፍሩ : ይልቅ ፡
 ሞትን : ለሚጠብቁ : ለማያገኙትም ፡

22 ፤ መቃብርን : ባገኙ : ጊዜ ፡
 በእልልታ : ደስ : ለሚላቸው ፡ ሐሣትንም : ለሚያደርጉ ፡
 ሕይወት : ስለ : ምን : ተሰጠ ፡

23 ፤ መንገዱ : ለተሰወረበት : ሰው ፡
 እግዚአብሔርም : በፀጥር : ላጠረው ፡
 ብርሃን : ስለ : ምን : ተሰጠ ፡

24 ፤ ከእንጀራዬ : በፊት : ልቅሶዬ : መጥቷልና ፡
 ጩኸቴም : እንደ : ውሃ : ፈስሷል ።

25 ፤ የፈራኸት : ነገር : መጥቶብኛልና ፡
 የደነገጥኸብትም : ደርሶብኛል ።

26 ፤ ተዘልዬ : አልተቀመጥኸም ፡ አልተማመንኸም ፡ አላረፍኸም ፤
 ነገር : ግን : መከራ : መጣብኝ ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፡ ምዕራፍ : 4 ። _____

ምዕራፍ : 4 ።

- 1 ፤ ቱማናዊውም ፡ ኤልፋ-ዝ ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡—
- 2 ፤ አንድ ፡ ሰው ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ይናገር ፡ ዘንድ ፡ ቢሞክር ፡ ትቀየማለኸን ፡
ቃልንስ ፡ ከመናገር ፡ ሊቀር ፡ የሚችል ፡ ማን ፡ ነው ፡።
- 3 ፤ እንሆ ፡ አንተ ፡ ብዙዎችን ፡ ታስተምር ፡ ነበር ፡
የደከሙትንም ፡ እጆች ፡ ታበረታ ፡ ነበር ፡
- 4 ፤ ቃልኸ ፡ የሚሰናከለውን ፡ ያስነሣ ፡ ነበር ፡
አንተም ፡ የሚብረከረከውን ፡ ጉልበት ፡ ታጸና ፡ ነበር ።
- 5 ፤ አኹን ፡ ግን ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ መጥቷል ፡ አንተም ፡ ደከምኸ ፤
ደርሱብኸል ፡ አንተም ፡ ተቸገርኸ ።
- 6 ፤ አምላክኸን ፡ መፍራትኸ ፡ መጽናናትኸ ፡
የቅንነትኸም ፡ መንገድ ፡ ተስፋኸ ፡ አይደለምን ፡።
- 7 ፤ እባክኸ ፡ ዐሰብ ፡ ንጹሕ ፡ ኾኖ ፡ የጠፋ ፡ ማን ፡ ነው ፡።
ከልበ ፡ ቅንስ ፡ የተደመሰሰ ፡ ማን ፡ ነው ፡።
- 8 ፤ እኔ ፡ እንዳየኸ ፡ ኅጢአትን ፡ የሚያርሱ ፡
መከራንም ፡ የሚዘሩ ፡ ይህንኑ ፡ ያጭዳሉ ።
- 9 ፤ በእግዚአብሔር ፡ አስትንፋስ ፡ ይጠፋሉ ፡
በቀጣውም ፡ መንፈስ ፡ ያልቃሉ ።
- 10 ፤ የአንበሳ ፡ ጨኸት ፡ የጫኸ ፡ አንበሳ ፡ ድምፅ ፡
የአንበሳ ፡ ደቦል ፡ ጥርስ ፡ ተሰባበረ ።
- 11 ፤ አርጌ ፡ አንበሳ ፡ አደን ፡ በማጣት ፡ ይሞታል ፡
የአንበሳዬቱም ፡ ግልገሎች ፡ ይበተናሉ ።
- 12 ፤ ለኔም ፡ በምስጢር ፡ ቃል ፡ መጣልኝ ፡
ገሮዬም ፡ ሹክሹክታውን ፡ ሰማች ።
- 13 ፤ በሌሊት ፡ ሕልም ፡ ዐሳብ ፡ ሲነሣ ፡
የከበደም ፡ እንቅልፍ ፡ በሰው ፡ ላይ ፡ ሲወድቅ ፡
- 14 ፤ ዐጥንቴን ፡ ኸሉ ፡ ያናወጡ ፡
ድንጋጤና ፡ መንቀጥቀጥ ፡ ወደቁብኝ ።
- 15 ፤ መንፈስም ፡ በፊቴ ፡ ዐለፈ ፤
የሥጋዬ ፡ ጠጉር ፡ ቆመ ።
- 16 ፤ ርሱም ፡ ቆመ ፡ መልኩን ፡ ግን ፡ ለመለየት ፡ አልቻልኸም ፡
ምሳሌም ፡ በዐይኔ ፡ ፊት ፡ ነበረ ፤
የዝምታ ፡ ድምፅ ፡ ሰማኸ ።
- 17 ፤ በእውኑ ፡ ሰው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ጸድቅ ፡ ሊኾን ፡

ወይስ : ሰው : በፈጣሪው : ፊት : ሊነጻ : ይችላልን ።

18 ፤ እንሆ ፥ በባሪያዎቹ : አይታመንም ፤

መላእክቱንም : ስንፍና : ይከሳቸዋል ፤

19 ፤ ይልቁንስ : በጭቃ : ቤት : የሚኖሩ ፥

መሠረታቸው : በትቢያ : ውስጥ : የኾነ ፥

ከብል : በፊት : የሚጨፈሉቁ : እንዴት : ይኾኑ ።

20 ፤ በጧትና : በማታ : መካከል : ይሰባበራሉ ፤

ማንም : ላያስብ : ለዘለዓለም : ይጠፋሉ ።

21 ፤ ገመዳቸው : የተነቀለ : አይደለምን ።

አለጥበብም : ይሞታሉ ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፥ ምዕራፍ : 5 ። _____

ምዕራፍ : 5 ።

1 ፤ አኸንም : ጥራ ፤ የሚመልስልኸ : አለን ።

ከቅዱሳንስ : ወደ : ማናቸው : ትዞራለኸ ።

2 ፤ ሰነፉን : ሰው : ቀጣ : ይገድለዋል ፥

ሰነፉንም : ቅንአት : ያጠፋዋል ።

3 ፤ ሰነፍ : ሰው : ሥር : ሰጅ : አየኸት ፥

ድንገትም : መኖሪያውን : ረገምኸ ።

4 ፤ ልጆቹም : ከደኅንነት : ርቀዋል ፥

በበርም : ውስጥ : ተረግጠዋል ፥

የሚታደጋቸውም : የለም ።

5 ፤ የሰበሰበውንም : ራብተኛ : ይበላዋል ፥

ከሾኸም : ውስጥ : እንኳ : ያወጣዋል ፤

የተጠማ : ሀብታቸውን : ዋጠ ።

6 ፤ ችግር : ከትቢያ : አይመጣም ፥

መከራም : ከመሬት : አይበቅልም ፤

7 ፤ የአሞራ : ግልገሎች : ግን : ወደ : ላይ : እየበረሩ : ከፍ : እንዲሉ ፥

ሰው : እንዲሁ : ለመከራ : ተወልዷል ።

8 ፤ እኔ : ግን : እግዚአብሔርን : አለምን : ነበር ፥

ነገራንም : ወደ : እግዚአብሔር : አቀርብ : ነበር ።

9 ፤ የማይመረመረውን : ታላቅ : ነገርና :

የማይቈጠረውን : ተአምራት : ያደርጋል ።

10 ፤ በምድር : ላይ : ዝናብን : ይሰጣል ፥

በዕርሻም ፡ ላይ ፡ ውሃ ፡ ይልካል ።

11 ፤ የተዋረዱትን ፡ ወደ ፡ ላይ ፡ ያወጣል ፤

ሐዘንተኛዎችንም ፡ ለደኅንነት ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያደርጋቸዋል ።

12 ፤ እጃቸውም ፡ ምክራቸውን ፡ እንዳይፈጽም ፡

የተንከብረዎቻችን ፡ ዐሳብ ፡ ከንቱ ፡ ያደርገዋል ።

13 ፤ ጠቢባንን ፡ በተንከብረው ፡ ይይዛቸዋል ፤

የጠማማዎችንም ፡ ምክር ፡ ይዘረዝራል ።

14 ፤ በቀን ፡ ጨለማን ፡ ያገኛሉ ፤

በቀትርም ፡ ጊዜ ፡ በሌሊት ፡ እንዳሉ ፡ ይርመሰመሳሉ ።

15 ፤ ደኻውንም ፡ ከአፋቸው ፡ ሰይፍ ፡

ከኅያሉም ፡ እጅ ፡ ያደኅዋል ።

16 ፤ ለምስኪኑም ፡ ተስፋ ፡ አለው ፤

ክፋት ፡ ግን ፡ አፏን ፡ ትዘጋለች ።

17 ፤ እንሆ ፡ እግዚአብሔር ፡ የሚገሥጸው ፡ ሰው ፡ ምስጉን ፡ ነው ፤

ስለዚህ ፡ ኸሉን ፡ የሚችለውን ፡ የአምላክን ፡ ተግሣጽ ፡ አትናቅ ።

18 ፤ ርሱ ፡ ይሰብራል ፡ ይጠግንማል ፤

ያቈስላል ፡ እጆቹም ፡ ይፈውሳሉ ።

19 ፤ በስድስት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ውስጥ ፡ ያድንኻል ፤

በሰባትም ፡ ውስጥ ፡ ክፋት ፡ አትነካኸም ።

20 ፤ በራብ ፡ ጊዜ ፡ ከሞት ፡

በሰልፍም ፡ ከሰይፍ ፡ እጅ ፡ ያድንኻል ።

21 ፤ ከምላስ ፡ ጅራፍ ፡ ትሰወራለኽ ፤

ጥፋትም ፡ ሲመጣ ፡ አትፈራም ።

22 ፤ በጥፋትና ፡ በራብ ፡ ላይ ፡ ትሥቃለኽ ፤

ከምድረ ፡ በዳ ፡ አራዊትም ፡ አትፈራም ፤

23 ፤ ቃል ፡ ኪዳንኽ ፡ ከምድረ ፡ በዳ ፡ ድንጋይ ፡ ጋራ ፡ ይኾናልና ፤

የምድረ ፡ በዳም ፡ አራዊት ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ይስማማሉና ።

24 ፤ ድንኳንኽም ፡ በሰላም ፡ እንዲኾን ፡ ታውቃለኽ ፤

በረትኽን ፡ ትገብኛለኽ ፡ አንዳችም ፡ አይገብድልብኽም ።

25 ፤ ዘርኽም ፡ ታላቅ ፡ እንዲኾን ፡

ትውልድኽም ፡ እንደምድር ፡ ሣር ፡ እንዲኾን ፡ ታውቃለኽ ።

26 ፤ በወራቱ ፡ የእኸሉ ፡ ነዶ ፡ ወደ ፡ ዐውድማ ፡ እንዲገባ ፡

በረኸርም ፡ ዕድሜ ፡ ወደ ፡ መቃብር ፡ ትገባለኽ ።

27 ፤ እንሆ ፡ ይህችን ፡ መረመርን ፡ የሰማነውም ፡ ይህ ፡ ነው ፤

አንተ ፡ ግን ፡ አንዳች ፡ ሠርተኝ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ለራስክ ፡ ዕውቀው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 6 ። _____

ምዕራፍ ፡ 6 ።

1 ፤ ኢዮብም ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ።

2 ፤ ትካዜዬ ፡ ምነው ፡ በተመዘነ ፡ ኖሮ!

መከራዬም ፡ ኹሉ ፡ ምነው ፡ በሚዘን ፡ ላይ ፡ በተደረገ ፡ ኖሮ!

3 ፤ ከባሕር ፡ አሸዋ ፡ ይልቅ ፡ ይከብድ ፡ ነበርና ፤

ስለዚህ ፡ ቃሌ ፡ ደፋር ፡ ኾኗል ።

4 ፤ ኹሉን ፡ የሚችል ፡ የአምላክ ፡ ፍላጻ ፡ በሥጋዬ ፡ ውስጥ ፡ ነው ፡

መርዘንም ፡ ነፍሴ ፡ ትጠጣለች ፤

የእግዚአብሔር ፡ ድንጋጤ ፡ በላዬ ፡ ተሰልፏል ።

5 ፤ በእውኑ ፡ የሜዳ ፡ አህያ ፡ ሣር ፡ ሳለው ፡ ይጮኻልን ።

ወይስ ፡ በሬ ፡ ገለባ ፡ ሳለው ፡ ይጮኻልን ።

6 ፤ የማይጣፍጥስ ፡ ነገር ፡ ያለጨው ፡ ይበላልን ።

ወይስ ፡ የዕንቀሳላ ፡ ውሃ ፡ ይጥማልን ።

7 ፤ ሰውነቴ ፡ ትነካው ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለችው ፤

እንደሚያስጸይፍ ፡ መብል ፡ ኾነብኝ ።

8 ፤ ልመናዬ ፡ ምነው ፡ በደረሰልኝ!

እግዚአብሔርም ፡ ምኞቴን ፡ ምነው ፡ በሰጠኝ!

9 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ያደቀኝ ፡ ዘንድ ፡

እጁንም ፡ ለቆ ፡ ያጠፋኝ ፡ ዘንድ ፡ ወጾ ፡ ቢኾን ፡ ኖሮ!

10 ፤ መጽናናት ፡ በኾነልኝ ፡ ነበር ፤

በማይራራ ፡ ሕመም ፡ ሐሤት ፡ ባደረግኸኝ ፡ ነበር ፡

የቅዱሱን ፡ ቃል ፡ አልካድኸምና ።

11 ፤ እጠብቅ ፡ ዘንድ ፡ ጉልበቴ ፡ ምንድር ፡ ነው ።

እታገሥም ፡ ዘንድ ፡ ፍጻሜዬ ፡ ምንድር ፡ ነው ።

12 ፤ ጉልበቴ ፡ የድንጋይ ፡ ጉልበት ፡ ነውን ።

ሥጋዬስ ፡ እንደ ፡ ናስ ፡ ነውን ።

13 ፤ በእውኑ ፡ ረድኤት ፡ በእኔ ፡ እንደሌለ ፡

ጥበብም ፡ ኹሉ ፡ ከእኔ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ ተባረረ ፡ አይደለምን ።

14 ፤ ኹሉን ፡ የሚችለውን ፡ የአምላክን ፡ መፍራት ፡

ለሚተው ፡ ለመዛል ፡ ለቀረበው ፡ ስንኳ ፡

ወዳጁ ፡ ቸርነትን ፡ ሊያሳይ ፡ ይገባል ።

15 ፤ ወንድሞቼ ፡ እንደ ፡ ፈፋ ፡

እንደሚያልፍ ፡ ፈፋ ፡ ሐሰተኛዎች ፡ ኾኑብኝ ።

16 ፤ ከበረራ ፡ የተነሣ ፡ ደፈረሱ ፡

በመዳይም ፡ ተሰወረባቸው ፤

17 ፤ ፀሐይ ፡ በተከብሰች ፡ ጊዜ ፡ ይደርቃሉ ፤

በሙቀትም ፡ ጊዜ ፡ ከስፍራቸው ፡ ይጠፋሉ ።

18 ፤ በየዳርቻቸውም ፡ የሚኼዱ ፡ ነጋዴዎች ፡ ፈቀቅ ፡ ይላሉ ፤

ወደ ፡ በረሐ ፡ ወጥተው ፡ ይጠፋሉ ።

19 ፤ የቴማን ፡ ነጋዴዎች ፡ ተመለከቱ ፡

የሳባ ፡ መንገደኛዎችም ፡ ተጠባብቋቸው ።

20 ፤ ተስፋ ፡ አድርገዋቸው ፡ ነበርና ፡ ዐፈሩ ፤

ወደዚያ ፡ ደረሱ ፡ ዕፍረትም ፡ ያዛቸው ።

21 ፤ አኹንም ፡ እናንተ ፡ እንደዚሁ ፡ ኾናችኋል ፤

መከራዬን ፡ አይታችኹ ፡ ፈራችኹ ።

22 ፤ በእውኑ ፡- አንዳች ፡ ነገር ፡ አምጡልኝ ፤

ወይስ ፡- ከብልጥግናችኹ ፡ ስጦታ ፡ አቅርቡልኝ ፤

23 ፤ ወይስ ፡- ከጠላቴ ፡ እጅ ፡ አስጥሉኝ ፤

ወይስ ፡- ካስጨናቂው ፡ እጅ ፡ አድኑኝ ፡ አልኳችኹን ።

24 ፤ አስተምሩኝ ፡ እኔም ፡ ዝም ፡ እላለኹ ፤

የተሳሳትኹትንም ፡ ንገሩኝ ።

25 ፤ የቅንነት ፡ ቃል ፡ እንዴት ፡ ኅይለኛ ፡ ነው!

የእናንተ ፡ ሙግት ፡ ግን ፡ ምን ፡ ይገሥጻል ።

26 ፤ ተስፋ ፡ የሌለው ፡ ሰው ፡ ንግግር ፡ እንደ ፡ ነፋስ ፡ ነውና ፡

ቃሌን ፡ ትገሥጹ ፡ ዘንድ ፡ ታስባላችኹን ።

27 ፤ በድኻ ፡ አደገ ፡ ላይ ፡ ዕጣ ፡ ትጣጣላላችኹ ፤

ለወዳጆቻችኹም ፡ ጉድጓድ ፡ ትቁፍራላችኹ ።

28 ፤ አኹንም ፡ እባካችኹ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተመልከቱ ፤

በፊታችኹም ፡ ሐሰት ፡ አልናገርም ።

29 ፤ እባካችኹ ፡ ተመለሱ ፤ በደል ፡ አይኹን ፤

ጽድቄ ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡ ነውና ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ተመለሱ ።

30 ፤ በእውኑ ፡ በአንደበቴ ፡ በደል ፡ ይገኛልን ።

አፌስ ፡ ተንከብልን ፡ ይለይ ፡ ዘንድ ፡ አይችልምን ።

መጽሐፈ : ኢየሱስ ፡ ምዕራፍ : 7 ::

ምዕራፍ : 7 ::

1 ፤ በምድር ፡ ላይ ፡ የሰው ፡ ሕይወት ፡ ብርቱ ፡ ሰልፍ ፡ አይደለምን ።

ወራቱም ፡ እንደ ፡ ምንደኛ ፡ ወራት ፡ አይደለምን ።

2 ፤ አገልጋይ ፡ ጥላ ፡ እንደሚመኝ ፡

ምንደኛም ፡ ደመ ፡ ወዙን ፡ እንደሚጠብቅ ፡

3 ፤ እንዲሁ ፡ ዕጣዬ ፡ የከንቱ ፡ ወራት ፡ ሽነብኝ ፡

የድካምም ፡ ሌሊት ፡ ተወሰነኛልኝ ።

4 ፤ በተኛኸ ፡ ጊዜ ፡— መቼ ፡ እነሣለኸ ፡ እላለኸ ።

ሌሊቱ ፡ ግን ፡ ይረዝማል ፡

እስኪነጋ ፡ ድረስም ፡ እገለባባለኸ ።

5 ፤ ሥጋዬ ፡ ትልፍ ፡ ንል ፡ ለብሏል ፤

ቀሩበቱ ፡ ያፈከፍካል ፡ እንደ ፡ ገናም ፡ ይመጣላል ።

6 ፤ ዘመኔ ፡ ከሸማኔ ፡ መወርወሪያ ፡ ይልቅ ፡ ይቸኩላል ፡

ያለ ፡ ተስፋም ፡ ያልቃል ።

7 ፤ ሕይወቴ ፡ እስትንፋስ ፡ እንደ ፡ ሾነ ፡ ዐስብ ፤

ዐይኔ ፡ መልካም ፡ ነገርን ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ አያይም ።

8 ፤ የሚያየኝ ፡ ሰው ፡ ዐይን ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ አያየኝም ፤

ዐይንኸ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ይኾናል ፡ እኔም ፡ አልገኝም ።

9 ፤ ደመና ፡ ተበትኖ ፡ እንደሚጠፋ ፡

እንዲሁ ፡ ወደ ፡ ሲኦል ፡ የሚወርድ ፡ ዳግመኛ ፡ አይወጣም ።

10 ፤ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ዳግመኛ ፡ አይመለስም ፡

ስፍራውም ፡ ዳግመኛ ፡ አያውቀውም ።

11 ፤ ስለዚህም ፡ አፌን ፡ አልከለክልም ፤

በመንፈሴ ፡ ጭንቀትን ፡ እናገራለኸ ፤

በነፍሴ ፡ ምሬት ፡ በሐዘን ፡ አንጎራጎራለኸ ።

12 ፤ ጠባቂ ፡ ታስነሣብኝ ፡ ዘንድ ፡

እኔ ፡ ባሕር ፡ ወይስ ፡ ዐንበሪ ፡ ነኝን ።

13 ፤ እኔም ፡— ዐልጋዬ ፡ ያጽናናኛል ፡

መኝታዬም ፡ የሐዘን ፡ እንጎራጎሮዬን ፡ ያቀልልኛል ፡ ባልኸ ፡ ጊዜ ፡

14 ፤ አንተ ፡ በሕልም ፡ ታስፈራራኛለኸ ፡

በራእይም ፡ ታስደነግጠኛለኸ ፤

15 ፤ ነፍሴም ፡ ከዐጥንቴ ፡ ይልቅ ፡

መታነቅንና ፡ ሞትን ፡ መረጠኝ ።

16 ፤ ሕይወቴን ፡ ናቅኳት ፤ ለዘለዓለም ፡ ልኖር ፡ አልወድም ።

የሕይወቴ ፡ ዘመን ፡ እስትንፋስ ፡ ነውና ፡ ተወኝ ።

17 ፤ ሰው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ታከብረው ፡ ዘንድ ፡

ልብኸንስ ፡ ትጥልበት ፡ ዘንድ ፡

18 ፤ ማለዳ ፡ ማለዳስ ፡ ትገብኘው ፡ ዘንድ ፡

ኸልጊዜስ ፡ ትፈታተነው ፡ ዘንድ ።

19 ፤ የማትተወኝ ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው ።

ምራቄንስ ፡ እስከውጥ ፡ ድረስ ፡ የማትለቅኝ ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው ።

20 ፤ ሰውን ፡ የምትጠብቅ ፡ ሆይ ፡ በድዌስ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ምን ፡ ላድርግልኸ ።

ስለ ፡ ምን ፡ እኔን ፡ ለአንተ ፡ ዐላማ ፡ አደረግኸኝ ።

ስለ ፡ ምን ፡ እኔ ፡ ሸክም ፡ ኾንኩብኸ ።

21 ፤ ስለ ፡ ምን ፡ መተላለፌን ፡ ይቅር ፡ አትልም ።

ኅጢአቴንስ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አታስወግድልኝም ።

አኹን ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ እተኛለኹ ፤

ማለዳ ፡ ትፈልገኛለኸ ፡ አታገኘኝም ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 8 ። _____

ምዕራፍ ፡ 8 ።

1 ፤ ሹሐዊውም ፡ በልዳዶስ ፡ መለስ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡-

2 ፤ እስከ ፡ መቼ ፡ ይህን ፡ ትናገራለኸ ።

የአፍኸስ ፡ ቃል ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ እንደ ፡ ዐውሎ ፡ ነፋስ ፡ ይኸናል ።

3 ፤ በእውኑ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፍርድን ፡ ያጣምማልን ።

ኸሉንም ፡ የሚችል ፡ አምላክ ፡ ጽድቅን ፡ ያጣምማልን ።

4 ፤ ልጆቻኸ ፡ በድለውት ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡

ርሱ ፡ በበደላቸው ፡ እጅ ፡ ጥሏቸዋል ።

5 ፤ እግዚአብሔርን ፡ ብትገሠግሥ ፡

ኸሉንም ፡ የሚችለውን ፡ አምላክ ፡ ብትለምን ፡

6 ፤ ንጹሕና ፡ ቅን ፡ ብትኾን ፡

በእውነት ፡ አኹን ፡ ስለ ፡ አንተ ፡ ይነቃል ፡

የጽድቅኸንም ፡ መኖሪያ ፡ ያከናውንልኸል ።

7 ፤ ሻማሬኸ ፡ ታናሽ ፡ ቢኾንም ፡ እንኳ ፡

ፍጻሜኸ ፡ እጅግ ፡ ይበዛል ።

8 ፤ 9 ፤ ዘመናችን ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ጥላ ፡ ነውና ፡

እኛ : የትናንት : ብቻ : ነን ፤ ምንም : አናውቅም ፤
 ስለዚህ : የቀደመውን : ትውልድ : ጠይቅ ፥
 አባቶቻቸውም : ለመረመሩት : ነገር : ትጋ ፤
 10 ፤ እነርሱ : የሚያስተምሩኸና : የሚነግሩኸ ፥
 ቃልንም : ከልባቸው : የሚያወጡ : አይደሉምን ፡፡
 11 ፤ በእውኑ : ደንገል : ረግረግ : በሌለበት : መሬት : ይበቅላልን ፡፡
 ወይስ : ቁጠማ : ውሃ : በሌለበት : ቦታ : ይለመልማልን ፡፡
 12 ፤ ገና : ሲለመልም : ሳይቁረጥም ፥
 ከአትክልት : ኸሉ : በፊት : ይደርቃል ።
 13 ፤ እግዚአብሔርን : የሚረሱ : ኸሉ : ፍጻሜያቸው : እንዲሁ : ነው ፤
 የዝንጉም : ሰው : ተስፋ : ይጠፋል ።
 14 ፤ ተስፋው : ይቁረጣል ፥
 እምነቱም : እንደ : ሸረራት : ቤት : ይኸናል ።
 15 ፤ ቤቱን : ይደግፈዋል ፥ አይቆምለትም ፤
 ይይዘውማል ፥ አይጸናለትም ።
 16 ፤ ፀሐይም : ሳይተኸስ : ይለመልማል ፥
 ጫፍም : በአታክልቱ : ቦታ : ይወጣል ።
 17 ፤ በድንጋይ : ክምር : ላይ : ሥሩ : ይጠመጠማል ፤
 የድንጋዮቹን : ቦታ : ይመለከታል ።
 18 ፤ ከቦታው : ቢጠፋ ።
 አላየኹኸም : ብሎ : ይክደዋል ።
 19 ፤ እንሆ ፥ የመንገዱ : ደስታ : እንዲሁ : ነው ፤
 ሌላዎችም : ከመሬት : ይበቅላሉ ።
 20 ፤ እንሆ ፥ እግዚአብሔር : ፍጹሙን : ሰው : አይጥለውም ፥
 የኅጢአተኛዎችንም : እጅ : አያበረታም ።
 21 ፤ አፍኸን : እንደ : ገና : ሣቅ : ይሞላል ፥
 ከንፈሮችኸንም : እልልታ : ይሞላል ።
 22 ፤ የሚጠሉኸ : ዕፍረት : ይለብሳሉ ፤
 የኅጢአተኛዎችም : ድንኳን : አይገኛም ።

_____ መጽሐፈ : ኢየሱስ ፥ ምዕራፍ : 9 ። _____

ምዕራፍ : 9 ።

1 ፤ ኢየሱስም : መለሰ : እንዲሁም : አለ ፡-
 2 ፤ በእውነት : እንዲሁ : እንደ : ኾነ : ዐወቅኹ ፤

ሰውስ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ጸድቅ ፡ መኾን ፡ እንዴት ፡ ይችላል ።

3 ፤ ክርሱ ፡ ጋራ ፡ ይከራከር ፡ ዘንድ ፡ ቢወድ ፡

ከሺሕ ፡ ነገር ፡ አንዱን ፡ መመለስ ፡ አይችልም ።

4 ፤ ልቡ ፡ ጠቢብ ፡ ኅይሉም ፡ ታላቅ ፡ ነው ፤

ደፍሮትስ ፡ በደኅና ፡ የኼደ ፡ ማን ፡ ነው ።

5 ፤ ተራራዎችን ፡ ይነቅላል ፤ አያውቁትም ፤

በቀጣውም ፡ ይገለብጣቸዋል ።

6 ፤ ምድርን ፡ ከስፍራው ፡ ያናውጣታል ፡

ምሰዎቿም ፡ ይንቀጠቀጣሉ ።

7 ፤ ፀሐይን ፡ ያዛታል ፡ አትወጣምም ፤

ከዋክብትንም ፡ ያትማል ።

8 ፤ ሰማያትን ፡ ብቻውን ፡ ይዘረጋል ፡

በባሕሩም ፡ ማዕበል ፡ ላይ ፡ ይረግጣል ።

9 ፤ ድብ ፡ የሚባለውን ፡ ኮከብና ፡ አሪዮን²⁵⁶ ፡ የሚባለውን ፡ ኮከብ ፡ ሰባቱንም ፡ ከዋክብት ፡

በደቡብም ፡ በኩል ፡ ያሉትን ፡ የከዋክብት ፡ ማደሪያዎች ፡ ሠርቷል ።

10 ፤ የማይመረመረውን ፡ ታላላቅ ፡ ነገር ፡

የማይቈጠረውንም ፡ ተአምራት ፡ ያደርጋል ።

11 ፤ እንሆ ፡ ቢመጣብኝ ፡ አላየውም ፤

ቢያልፍብኝም ፡ አላውቀውም ።

12 ፤ እንሆ ፡ ፈጥኖ ፡ ቢነጥቅ ፡ የሚከለክለው ፡ ማን ፡ ነው ።

ርሱንስ ፡ ምን ፡ ታደርጋለኝ ፡ የሚለው ፡ ማን ፡ ነው ።

13 ፤ እግዚአብሔር ፡ ቀጣውን ፡ አይመልስም ፤

ክርሱ ፡ በታች ፡ ረዓብን ፡ የሚረዱ ፡ ይዋረዳሉ ።

14 ፤ ይልቁንስ ፡ እመልስለት ፡ ዘንድ ፡

ቃሌንስ ፡ በፊቱ ፡ እመርጥ ፡ ዘንድ ፡ እኔ ፡ ማን ፡ ነኝ ።

15 ፤ ጸድቅ ፡ ብኾን ፡ ኖሮ ፡ አልመልስለትም ፡ ነበር ፤

ወደ ፡ ፈራጄም ፡ እለምን ፡ ነበር ።

16 ፤ ብጠራው ፡ ርሱም ፡ ቢመልስልኝ ፡ ኖሮ ፡

ቃሌን ፡ እንደ ፡ ሰማ ፡ አላምንም ፡ ነበር ።

17 ፤ በዐውሎ ፡ ነፋስ ፡ ይሰብረኛል ፡

ቀስሌንም ፡ ያለምክንያት ፡ ያበዛል ።

18 ፤ እተነፍስ ፡ ዘንድ ፡ አይተወኝም ፡

256 ጽር. ፡ አሬዎን ፡ (አርዮብ ፡ ጉቡአን ፡ ከዋክብት ፡ ታላቅ ፡ ኮከብ ፡ ካራቱ ፡ ፀበይት ፡ ከዋክብት ፡ አንዱ ፡ ከ.ወ.ክ. ፡ 7.241) ።

ነገር : ግን : መራራን : ነገር : አጥግቦኛል ::

19 ፤ የኅይወት : ነገር : ቢኾን : ርሱ : ኅያል : ነው ፤

የፍርድ : ነገር : ቢኾን :- ጊዜን : ወላኙ : ማን : ነው ። ይላል ::

20 ፤ ጸድቅ : ብኾን : አፌ : ይወቅሰኛል ፤

ፍጹምም : ብኾን : ጠማማ : ያደርገኛል ::

21 ፤ ፍጹም : ነኝ : ራሴንም : አልመለከትም ፤

ሕይወቴንም : እንቃታለኹ ::

22 ፤ ይህ : ኸሉ : አንድ : ነው ፤ ስለዚህ :-

ፍጹማንንና : ክፉዎችን : ያጠፋል : እላለኹ ::

23 ፤ መቅሠፍቱ : ፈጥኖ : ቢገድል ፥

በንጹሐን : ፈተና : ይሳለቃል ::

24 ፤ ምድር : በኃጥአን : እጅ : ተሰጥታለች ፤

የፈራጆቿን : ፊት : ሸፍኗል ፤

ርሱ : ካልኾነ : ማን : ነው ።

25 ፤ ዘመኔ : ከሚሮጥ : ሰው : ይልቅ : ይፈጥናል ፤

ይሸኻል ፥ መልካምንም : አያይም ::

26 ፤ የደንገል : ታንኪ : እንደሚፈጥን ፥

ንስርም : ወደ : ንጥቂያው : እንደሚበር ፥ ያልፋል ::

27 ፤ እኔ :- የሐዘን : እንጉርጉሮዬን : እረሳለኹ ፤

ፊቴን : መልኼ : እጽናናለኹ : ብል ፥

28 ፤ ንጹሕ : እንደማታደርገኝ : እኔ : ዐውቃለኹና :

ከመከራዬ : ኸሉ : እፈራለኹ ::

29 ፤ በደለኛ : እንደሚኾን : ሰው : እኾናለኹ ፤

ስለ : ምንስ : በከንቱ : እደከማለኹ ።

30 ፤ በዐመዳይ : ውስጥ : ብታጠብ ፥

እጆቼንም : እጅግ : ባነጸ ፥

31 ፤ በዐዘቅት : ውስጥ : ታሰጥመኛለኽ ፥

ልብሴም : ይጸየፈኛል ::

32 ፤ እንድመልስለት : ዐብረን : ወደ : ፍርድ : እንገባ : ዘንድ ፥

ርሱ : እንደ : እኔ : ሰው : አይደለም ::

33 ፤ እጁን : በኹለታችን : ላይ : የሚያኖር : ዳኛ :

በመካከላችን : ምነው : በተገኘ!

34 ፤ በትሩን : ከእኔ : ላይ : ያርቅ ፥

ግርማውም : አያስፈራኝ ፤

35 ፤ እናገርም : ነበር ፥ አልፈራውምም : ነበር ፤

በራሴ : እንዲህ : አይደለኸኝምና ።

_____ መጽሐፈ : ኢየሱስ ፥ ምዕራፍ : 10 ። _____

ምዕራፍ : 10 ።

1 ፤ ነፍሴ : ሕይወቴን : ሰለቸቻት ፤

የሐዘን : እንጉርጉሮዬን : እለቀዋለኸኝ ፤

በነፍሴም : ምሬት : እናገራለኸኝ ።

2 ፤ እግዚአብሔርን : እንዲህ : እለዋለኸኝ ።

አትፍረድብኝ ፤ የምትከራከረኝ : ለምን : እንደ : ኾነ : ንገረኝ ።

3 ፤ ልታስጨንቅና : የእጅኸን : ሥራ : ልትንቅ :

የኃዋኣንንስ : ምክር : ልታበራ :

ባንተ : ዘንድ : መልካም : ነውን ።

4 ፤ በእውኑ : የሥጋ : ዐይን : አለኸን ።

ወይስ : ሰው : እንደሚያይ : ታያለኸን ።

5 ፤ 6 ፤ ወይስ : ክፋቴን : ትፈላለግ : ዘንድ ፥

ኅጢአቴንም : ትመረምር : ዘንድ ፥

ዘመንኸ : እንደ : ሰው : ዘመን : ነውን ።

ወይስ : ዓመታትኸ : እንደ : ሰው : ዓመታት : ናቸውን ።

7 ፤ ከዚህም : በላይ : በደለኛ : እንዳልኾንኸኝ ፥

ከእጅኸም : የሚያድን : እንደሌለ : አንተ : ታውቃለኸኝ ።

8 ፤ እጅኸ : ለወሰኾኝ ፥ ሠራኾኝም ፤

ከዚያም : በኻላ : ዞረኸ : ታጠፋኝ : ዘንድ : ፈለግኸኝ ።

9 ፤ እንደ : ጭቃ : አድርገኸኝ : እንደ : ለወሰኸኝ ፥ ዐስብ ፤

ወደ : ትቢያም : ትመልሰኛለኸን ።

10 ፤ በእውኑ : እንደ : ወተት : አላፈሰሰኸኝምን ።

እንደ : ርገስ : አላረጋኸኝምን ።

11 ፤ ቀርቦትና : ሥጋ : አለበሰኸኝ ፥

በዐጥንትና : በሻጥጥም : አጠነከርኸኝ ።

12 ፤ ሕይወትና : ቸርነት : አደረግኸልኝ ፤

መገብኾኸኝም : መንፈሴን : ጠበቀኾ ።

13 ፤ እነዚህንም : ነገሮቹ : በልብኸ : ውስጥ : ሰወርኸ ።

ይህ : ኹሉ : በዐሳብኸ : እንዳለ : ዐውቃለኸኝ ።

14 ፤ ኅጢአት : ብሠራ : አንተ : ትመለከተኛለኝ ፤

ከኅጢአቴም : ንጹሕ : አታደርገኝም ።

15 ፤ በደለኛ : ብኸን : ወዮልኝ ፤

ጸድቅም : ብኸን : ራሴን : አላነሣም ፤

ጉስቀላናን : ተሞልቻለኸኑ ፥

መከራዬንም : ተመልክቻለኸኑ ።

16 ፤ ራሴም : ከፍ : ከፍ : ቢል : እንደ : አንበሳ : ታደነኛለኝ ፤

ተመልሰኸኝም : ድንቅ : ነገር : ታደርግብኛለኝ ፡

17 ፤ ምስክሮቼኸን : ታደስብኛለኝ ፤

ቀጣኸንም : ታበዛብኛለኝ ፤

ጭፍራ : በጭፍራ : ላይ : ትጨምርብኛለኝ ።

18 ፤ ስለ : ምን : ከማሕፀን : አወጣኸኝ ፡

ዐይን : ሳያየኝ : ምነው : በሞትኸኑ ።

19 ፤ እንዳልነበረ : በኮንኸኑ ፤

ከማሕፀንም : ወደ : መቃብር : በወሰዱኝ ።

20 ፤ የሕይወቴ : ዘመን : ጥቂት : አይደለምን ፡

21 ፤ ወደማልመለስበት : ስፍራ ፥

ወደ : ጨለማና : ወደሞት : ጥላ : ምድር ፥

22 ፤ እንደ : ጨለማም : ወደጨለመኛ ፥

ሥርዐትም : ወደሌለባት : ወደሞት : ጥላ ፥

ብርሃኗም : እንደ : ጨለማ : ወደ : ኸነ : ምድር : ሳልኼድ ፥

ጥቂት : እጽናና : ዘንድ : ተወኝ ፥ ልቀቀኝም ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፥ ምዕራፍ : 11 ። _____

ምዕራፍ : 11 ።

1 ፤ ነፅማታዊውም : ሰፋር : መለስ ፥ እንዲህም : አለ ፡-

2 ፤ በእውኑ : ለቃል : ብዛት : መልስ : መስጠት : አይገኝምን ፡

ወይስ : ተናጋሪ : ሰው : እንደ : ጸድቅ : ይቈጠራልን ፡

3 ፤ ትምክሕትኸስ : ሰዎችን : ዝም : ያሠኛቸዋልን ፡

ብትላለቅስ : የሚያሳፍርኸኝ : የለምን ፡

4 ፤ አንተ ፡- ትምህርቴ : የተጣራ : ነው ፥

በዐይንኸኝም : ፊት : ንጹሕ : ነኝ : ትላለኝ ።

5 ፤ ምነው : እግዚአብሔር : ቢናገርኸ!

ባንተም : ላይ : ከንፈሩን : ቢከፍት!

6 ፤ የጥበቡን : ምስጢር : ቢገልጥልኝ!

ማስተዋሉ : ብዙ : ነውና ።

እግዚአብሔር : ለበደልኝ : ከሚገኘው : አሳንሶ : እንደሚያስከፍልኝ : ዕውቅ ።

7 ፤ የእግዚአብሔርን : ጥልቅ : ነገር : ልትመረምር : ትችላለኝን ።

ወይስ : ሹሉን : የሚችል : አምላክ : ፈጽመኝ : ልትመረምር : ትችላለኝን ።

8 ፤ ከሰማይ : ይልቅ : ከፍ : ይላል ፤ ምን : ልታደርግ : ትችላለኝ ።

ከሲኦልም : ይልቅ : ይጠልቃል ፤ ምን : ልታውቅ : ትችላለኝ ።

9 ፤ ርዝመቱ : ከምድር : ይልቅ : ይረዝማል ።

ከባሕርም : ይልቅ : ይሰፋል ።

10 ፤ ርሱ : ቢያልፍ ፣ ቢዘጋም ፣ ጉባኤንም : ቢሰበስብ ፣

የሚከለክለው : ማን : ነው ።

11 ፤ ምናምንቴዎችን : ሰዎች : ያውቃልና ፣

በደልንም : ሲያይ : ዝም : ብሎ : አይመለከትም ።

12 ፤ የሜዳ : አህያ : ግልገል : ሰው : ሾኖ : ቢወለድ ፣

ያን : ጊዜ : ከንቱ : ሰው : ጥበብን : ያገኛል ።

13 ፤ 14 ፤ በእጅኝ : በደል : ቢኖር : አርቀው ፤

በድንኳንኸም : ጎጠአት : አይኑር ፤

አንተ : ልብኸን : ቅን : ብታደርግ ፣

እጅኸንም : ወደ : ርሱ : ብትዘረጋ ፣

15 ፤ በዚያን : ጊዜ : በእውነት : ፊትኸን : ያለነውር : ታነሣለኝ ፤

ትበረታለኝ ፣ አትፈራምም ።

16 ፤ መከራኸንም : ትረላለኝ ፤

እንዳለፈ : ውሃ : ታስበዋለኝ ።

17 ፤ ከቅትር : ይልቅ : ሕይወትኸን : ይበራል ፤

ጨለማም : ቢሾን : እንደ : ጧት : ይሾናል ።

18 ፤ ተሰፋም : ስለ : አለኝ : ተዘልለኝ : ትቀመጣለኝ ፤

በዙሪያኸን : ትመለከታለኝ ፣ በደኅንነትም : ታርፋለኝ ።

19 ፤ ትተኛለኝ ፣ የሚያስፈራኸንም : የለም ፤

ብዙ : ሰዎችም : ልመና : ያቀርቡልኻል ።

20 ፤ የክፉዎች : ዐይን : ግን : ትጨልማለኝ ፤

የሚሸሹበትንም : ያጣሉ ፣

ተስፋቸውም : ነፍሳቸውን : ማውጣት : ነው ።

መጽሐፈ : ኢየሱስ ፣ ምዕራፍ : 12 ።

ምዕራፍ : 12 ::

1 ፤ ኢየሱስም : መለሰ : እንዲህም : አለ :-

2 ፤ በርግጥ : እናንተ : ዐይነተኛዎች : ሰዎች : ናችኹ ፤

ጥበብም : ከእናንተ : ጋራ : ይሞታል ::

3 ፤ ነገር : ግን ፥ እኔ : ደግሞ : እንደናንተ : ማስተዋል : አለኝ ፤

ከእናንተም : የማንስ : አይደለኹም ፤

እንደዚህ : ያለውን : ነገር : የማያውቅ : ማን : ነው ::

4 ፤ እግዚአብሔርን : የጠራኹ : ርሱም : የመለሰልኝ : እኔ : ፤

ለባልንጀራው : መሳለቂያ : እንደሚኾን : ሰው : ኾኛለኹ ፤

ጻድቅና : ፍጹም : ሰው : መሳለቂያ : ኾኗል ::

5 ፤ ተዘልሎ : በሚቀመጥ : ሰው : ዐሳብ : መከራ : ይናቃል ፤

ነገር : ግን : እግሩን : ሊያድጠው : ተዘጋጅቷል ::

6 ፤ የቀማኛዎች : ድንኳን : በደህንነት : ይኖራል ፥

እግዚአብሔርንም : የሚያስቁጡ : ተዘልለው : ተቀምጠዋል ፤

እግዚአብሔር : ኹሉን : በእጃቸው : አምጥቶላቸዋል ::

7 ፤ አኹን : ግን : እንሰላዎችን : ጠይቅ ፥ ያስተምሩኸማል ፤

የሰማይንም : ወፎች : ጠይቅ ፥ ይነግሩኸማል ::

8 ፤ ወይም : ለምድር : ተናገር ፥ ርሷም : ታስተምርኸላች ፤

የባሕርም : ዓሣዎች : ይነግሩኸል ::

9 ፤ የእግዚአብሔር : እጅ : ይህን : እንዳደረገ :

ከነዚህ : ኹሉ : የማያውቅ : ማን : ነው ::

10 ፤ የሕያዋን : ኹሉ : ነፍስ :

የሰውም : ኹሉ : መንፈስ : በእጁ : ናት ::

11 ፤ ምላስ : መብልን : እንደሚቀምስ ፥

ገዢ : ቃልን : የሚለይ : አይደለምን ::

12 ፤ በሽምግልና : ጊዜ : ጥበብ ፥

በዘመንስ : ርዝመት : ማስተዋል : ይገኛል ::

13 ፤ በእግዚአብሔር : ዘንድ : ጥበብና : ኅይል : አለ ፤

ለርሱ : ምክርና : ማስተዋል : አለው ::

14 ፤ እንሆ ፥ ይፈርሳል ፥ የፈረሰውም : ተመልሶ : አይሠራም ፤

በሰውም : በዘጋበት : የሚከፍትለት : የለም ::

15 ፤ እንሆ ፥ ውሃዎቹን : ይከለክላል ፥ እነርሱም : ይደርቃሉ ፤

እንደ : ገና : ይሰዳቸዋል ፥ ምድራቱንም : ይገለብጣሉ ::

- 16 ፤ ጎይልና ፡ ጥበብ ፡ በርሱ ፡ ዘንድ ፡ ናቸው ፤
የሚስተውና ፡ የሚያስተው ፡ ለርሱ ፡ ናቸው ።
- 17 ፤ መካሮችንም ፡ እንደ ፡ ዘረፋ ፡ ይወስዳቸዋል ፡
ፈራጆችንም ፡ ያሳብዳል ።
- 18 ፤ የነገሥታትንም ፡ እስራት ፡ ይፈታል ፡
ወገባቸውንም ፡ በመታጠቂያ ፡ ያስራቸዋል ።
- 19 ፤ ካህናትን ፡ እንደ ፡ ዘረፋ ፡ ይወስዳቸዋል ፡
ኅያላንንም ፡ ይገለብጣቸዋል ።
- 20 ፤ ከታመኑ ፡ ሰዎችም ፡ ቋንቋን ፡ ያርቃል ፡
የሽማግሌዎችንም ፡ ማስተዋል ፡ ይወስድባቸዋል ።
- 21 ፤ በአለቃዎች ፡ ላይ ፡ ንቀትን ፡ ያፈሳል ፡
የብርቱዎችንም ፡ መታጠቂያ ፡ ያላላል ።
- 22 ፤ ጥልቅ ፡ ነገር ፡ ከጨለማ ፡ ይገልጣል ፡
የሞትንም ፡ ጥላ ፡ ወደ ፡ ብርሃን ፡ ያወጣል ።
- 23 ፤ አሕዛብን ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያደርጋል ፡ እነርሱንም ፡ ያጠፋል ፤
አሕዛብንም ፡ ያሰፋል ፡ እነርሱንም ፡ ያፈልሳቸዋል ።
- 24 ፤ ከምድር ፡ አሕዛብ ፡ አለቃዎች ፡ ዘንድ ፡ ማስተዋልን ፡ ይወስዳል ፡
መንገድም ፡ በሌለበት ፡ በረሐ ፡ ያቅበዘብዛቸዋል ።
- 25 ፤ ብርሃንም ፡ ሳይኖር ፡ በጨለማ ፡ ይርመሰመሳሉ ፤
እንደ ፡ ሰካራም ፡ ይቅበዘበዛሉ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 13 ። _____

- ምዕራፍ ፡ 13 ።
- 1 ፤ እንሆ ፡ ይህን ፡ ሹሉ ፡ ዐይኔ ፡ አዮች ፤
ገሮዬም ፡ ሰምታ ፡ አስተዋለችው ።
- 2 ፤ እናንተ ፡ የምታውቁትን ፡ እኔ ፡ ደግሞ ፡ ዐውቃለኸኝ ፤
ከእናንተ ፡ የማንስ ፡ አይደለኸኝም ።
- 3 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ሹሉን ፡ ለሚችል ፡ አምላክ ፡ መናገር ፡ እፈልጋለኸኝ ፡
ከእግዚአብሔርም ፡ ጋራ ፡ ለመዋቀስ ፡ እሻለኸኝ ።
- 4 ፤ እናንተ ፡ ግን ፡ በሐሰት ፡ ለባጮች ፡ ናችኸኝ ፤
ሹላችኸኝ ፡ የማትጠቅሙ ፡ ባለመድኃኒቶች ፡ ናችኸኝ ።
- 5 ፤ ምነው ፡ ዝም ፡ ብላችኸኝ ፡ ብትኖሩ!
ይህ ፡ ጥበብ ፡ በኾነላችኸኝ ፡ ነበር ።
- 6 ፤ አኹንም ፡ ክርክራን ፡ ስሙ ፡

የከንፈራንም : ሙግት : አድምጡ ::
7 ፤ በእውኑ : ስለ : እግዚአብሔር : ሐሰትን : ትናገራላችኹን ።
ስለ : ርሱም : ሸንገላን : ታወራላችኹን ።
8 ፤ ለፊቱስ : ታደላላችኹን ።
ስለ : እግዚአብሔርስ : ትከራከራላችኹን ።
9 ፤ ቢመረምራችኹስ : መልካም : ይኾንላችኹልን ።
ወይስ : በሰው : እንደምትሣለቁ : ትሣለቁበታላችኹን ።
10 ፤ በስውር : ለሰው : ፊት : ብታደሉ :
ዘለፋ : ይዘልፋችኹል ::
11 ፤ ክብሩስ : አያስፈራችኹምን ።
ግርማውስ : አይወድቅባችኹምን ።
12 ፤ ምስሌዎቻችኹ : የዐመድ : ምሳሌዎች : ናቸው ፤
ምሽጎቻችኹ : የጭቃ : ምሽጎች : ናቸው ::
13 ፤ ዝም : በሉ ፥ እናገርም : ዘንድ : ተወኝ ፤
የኾነው : ነገር : ይምጣብኝ ::
14 ፤ ሥጋዬን : በጥርሴ : እይዛለኹ ፥
ሕይወቴንም : በእጄ : አኖራለኹ ::
15 ፤ እንሆ ፥ ቢገድለኝ ፥ ስንኳ : ርሱን : በትዕግሥት : እጠባብቃለኹ ፤
ነገር : ግን : መንገዴን : በፊቱ : አጸናለኹ ::
16 ፤ ዝንጉ : ሰው : በፊቱ : አይገባምና :
ርሱ : መድኃኒት : ይኾንልኛል ::
17 ፤ ነገራን : ተግባራችኹ : ስሙ ፥
ምስክርነቴንም : በገራችኹ : አድምጡ ::
18 ፤ እንሆ ፥ ሙግቴን : አዘጋጅቻለኹ ::
እንደምጸድቅም : ዐውቃለኹ ::
19 ፤ ከእኔስ : ጋራ : የሚፋረድ : ማን : ነው ።
አኹን : እኔ : ዝም : ብል : እሞታለኹ ::
20 ፤ ነገር : ግን ፥ ኹለት : ነገር : አታድርግብኝ ፤
የዚያን : ጊዜ : ከፊትክ : አልሰወርም ፤
21 ፤ እጅክን : ከእኔ : አርቅ ፤
ግርማክም : አታስደንግጠኝ ::
22 ፤ ከዚያም : በኳላ : ጥራኝ ፥ እኔም : እመልስልካለኹ ::
ወይም : እኔ ፥ ልናገር ፥ አንተም : መልስልኝ ::

23 ፤ ያሉብኝስ : በደልና : ጎጠአት : ምን : ያኸል : ነው ።

መተላለፊንና : ጎጠአቱን : አስታውቀኝ ።

24 ፤ ፊትኸን : ከእኔ : የሰወርኸ ፡

እንደ : ጠላትኸም : የቈጠርኸኝ ፡ ስለ : ምን : ነው ።

25 ፤ የረገፈውን : ቅጠል : ታስጨንቃለኸን ።

ወይስ : የደረቀውን : ዕብቅ : ታላድዳለኸን ።

26 ፤ የመረረ : ነገር : ጽፈኸብኛልና ፤

የሕፃንነቱንም : ጎጠአት : ታወርሰኛለኸ ።

27 ፤ እግሬንም : በእግር : ግንድ : አግብተኸል ፡

መንገዴንም : ኸሉ : መርምረኸል ፤

የእግሬን : ፍለጋ : ወስነኸል ።

28 ፤ እኔ : እንደሚጠፋ : በስባላ : ነገር ፡

ብልም : እንደሚበላው : ልብስ : ነኝ ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፡ ምዕራፍ : 14 ። _____

ምዕራፍ : 14 ።

1 ፤ ከሴት : የተወለደ : ሰው ፡

የሕይወቱ : ዘመን : ጥቂት : ቀን : ነው ፡ መከራም : ይሞላዋል ።

2 ፤ እንደ : አበባ : ይወጣል ፡ ይረግፋልም ፤

እንደ : ጥላም : ይሸኛል ፡ ርሱም : አይጸናም ።

3 ፤ እንደዚህስ : ባለ : ሰው : ላይ : ዐይኖቸኸን ፡ ትከፍታለኸን ።

ከአንተስ : ጋራ : እኔን ፡ ወደ : ፍርድ : ታገባለኸን ።

4 ፤ ከርኩስ : ነገር : ንጹሕን : ሊያወጣ : ማን : ይችላል ።

አንድ : እንኳ : የሚችል : የለም ።

5 ፤ የሰው : ዕድሜ : የተወሰነ : ነው ፡

የወሩም : ቀጥር : ባንተ : ዘንድ : ነው ፡

ርሱም : ሊተላለፈው : የማይችለውን ፡ ዳርቻ ፡ አደረግኸለት ።

6 ፤ እንደ : ምንደኛ ፡ ዕድሜው ፡ እስኪፈጸም ፡ ድረስ ፡

ያርፍ ፡ ዘንድ ፡ ከርሱ ፡ ጥቂት ፡ ዘወር ፡ በል ።

7 ፤ ዛፍ ፡ በቈረጥ ፡ ደግሞ ፡ ያቈጠቀጥ ፡ ዘንድ ፡

ቅርንጫፉም ፡ እንዳያልቅ ፡ ተስፋ ፡ አለው ።

8 ፤ ሥሩም ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ በያረጅ ፡

ግንዱም ፡ በመሬት ፡ ውስጥ ፡ በሞት ፡

9 ፤ ከውሃ ፡ ሽታ ፡ የተነሣ ፡ ያቈጠቀጥል ፤

እንደ : አትክልት : ቅርንጫፍ : ያወጣል ::

10 ፤ ሰው : ግን : ይሞትና : ይጋደማል ፤

ሰውም : ነፍሱን : ይሰጣል ፣ ርሱስ : ወይት : አለ ።

11 ፤ ውሃ : ከባሕር : ውስጥ : ያልቃል ፤

ወንዙም : ያንሳል : ይደርቅማል ::

12 ፤ ሰውም : ተኝቶ : አይነሣም ፤

ሰማይ : እስኪያልፍ : ድረስ : አይነቃም ፣

ከእንቅልፍም : አይነሣም ::

13 ፤ በሲኦል : ውስጥ : ምነው : በሰወርኸኝ : ኖሮ!

ቀጣኝ : እስኪያልፍ : ድረስ : በሸሸግኸኝ : ኖሮ!

ቀጠሮም : አድርገኝ : ምነው : ባሰብኸኝ : ኖሮ!

14 ፤ በእውኑ : ሰው : ከሞተ : ተመልሶ : ሕያው : ይኾናልን ።

መለወጤ : እስኪመጣ : ድረስ ፣

የሰልፌን : ዘመን : ኸሉ : በትዕግሥት : በተጠባበቅኹ : ነበር ::

15 ፤ በጠራኸኝና : በመለስኹልኸኝ : ነበር ፤

የእጅኸንም : ሥራ : በተመኘኸው : ነበር ::

16 ፤ አኹን : ግን : ርምጃዬን : ቈጥረኸዋል ፤

ኅጢአቴንም : ትጠባበቃለኸኝ ::

17 ፤ መተላልፌ : በከረጢት : ውስጥ : ታትሟል ፣

ኅጢአቴንም : ለብጠኸበታል ::

18 ፤ ተራራ : ሲወድቅ : ይጠፋል ፣

አለቱም : ከስፍራው : ይፈልሳል ፤

19 ፤ ውሃዎች : ድንጋዮቹን : ይፍቃሉ ፤

ፈሳሾቹም : የምድሩን : ዐፈር : ይወስዳሉ ፤

እንዲሁ : የሰውን : ተስፋ : ታጠፋዋለኸኝ ::

20 ፤ ለዘለዓለም : ታሸንፈዋለኸኝ ፣ ርሱም : ያልፋል ፤

ፊቱን : ትለውጣለኸኝ ፣ ርሱንም : ትሰደዋለኸኝ ::

21 ፤ ልጆቹ : በከብሩ : አያውቅም ፤

ቢዋረዱም : አያይም ::

22 ፤ ነገር : ግን ፣ የገዛ : ሥጋው : ሕመም : ብቻ : ይሰማዋል ፣

ለራሱም : ብቻ : ያለቅሳል ::

መጽሐፈ : ኢዮብ ፣ ምዕራፍ : 15 ::

ምዕራፍ : 15 ::

- 1 ፤ ቱማናዊውም ፡ ኤልፋ-ዝ ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡—
- 2 ፤ በእውኑ ፡ ጠቢብ ፡ ሰው ፡ እንደ ፡ ነፋስ ፡ በኾነ ፡ ዕውቀት ፡ ይመልሳልን ፡፡
በሆዱስ ፡ የምሥራቅን ፡ ነፋስ ፡ ይሞላልን ፡፡
- 3 ፤ ከማይረባ ፡ ነገር ፡
ወይስ ፡ ከማይጠቅም ፡ ንግግር ፡ ጋራ ፡ ይዋቀሳልን ፡፡
- 4 ፤ አንተም ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ታፈርሳለኽ ፤
በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ አምልኮን ፡ ታስቀራለኽ ።
- 5 ፤ በደልኽ ፡ አፍኽን ፡ ያስተምረዋል ፡፡
የተንኩለኛዎችንም ፡ አንደበት ፡ ትመርጣለኽ ።
- 6 ፤ የሚፈርድብኽ ፡ አፍኽ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ እኔ ፡ አይደለኹም ።
ከንፈሮችኸም ፡ ይመሰክሩብኻል ።
- 7 ፤ በእውኑ ፡ መገኘትም ፡ የተወለድኽ ፡ ሰው ፡ አንተ ፡ ነኽን ፡፡
ወይስ ፡ ከተራራዎች ፡ በፊት ፡ ተፀነስኽን ፡፡
- 8 ፤ የእግዚአብሔርንስ ፡ ምስጢር ፡ ሰምተኻልን ፡፡
ወይስ ፡ ጥበብን ፡ ለብቻኽ ፡ አድርገኻልን ፡፡
- 9 ፤ እኛ ፡ የማናውቀውን ፡ አንተ ፡ የምታወቀው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡፡
ከእኛ ፡ ዘንድስ ፡ የሌለው ፡ የምታስተውለው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡፡
- 10 ፤ በዕድሜ ፡ ከአባትኽ ፡ የሚበልጡ ፡
ሽበትም ፡ ያላቸው ፡ ሽማግሌዎችም ፡ ከእኛ ፡ ጋራ ፡ አሉ ።
- 11 ፤ በእውኑ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ማጽናናት ፡
በየውሀትም ፡ የተነገረኽ ፡ ቃል ፡ ጥቂት ፡ ነውን ፡፡
- 12 ፤ ልብኽስ ፡ ለምን ፡ ይወስድኻል ፡፡
ዐይኖችኽስ ፡ ለምን ፡ ይገለምጣሉ ፡፡
- 13 ፤ በእግዚአብሔር ፡ ላይ ፡ መንፈስኽን ፡ እስከ ፡ ማንሣት ፡ ደርሰኽ ፤
ይህንም ፡ ቃል ፡ ከአፍኽ ፡ እስከ ፡ ማውጣት ፡ ደርሰኽ ።
- 14 ፤ ንጹሕ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ሰው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡፡
ጸድቅስ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ከሌት ፡ የተወለደ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡፡
- 15 ፤ እንሆ ፡ በቅዱሳኑ ፡ ስንኳ ፡ አይታመንም ፤
ሰማያትም ፡ በፊቱ ፡ ንጹሐን ፡ አይደሉም ።
- 16 ፤ ይልቁንስ ፡ አስጸያፊና ፡ የረከስ ፡
ኅጢአትንም ፡ እንደ ፡ ውሃ ፡ የሚጠጣ ፡ ሰው ፡ ምንኛ ፡ ያንስ ፡፡
- 17 ፤ 18 ፤ ምድራቱ ፡ ለብቻቸው ፡ ተሰጥታ ፡ የነበር ፡፡
- 19 ፤ በመካከላቸውም ፡ እንግዳ ፡ ያልገባቸው ፡ ጠቢባን ።

ከአባቶቻቸው : ተቀብለው : የተናገሩትን : ያልሸሸጉትንም ፥
እገልጥልኻለኹ ፥ ሰማኝ ፤ ያየኹትንም : እነግርኻለኹ ።
20 ፤ ክፉ : ሰው : ዕድሜውን : ሙሉ ፥
ከግፈኛ : በተመደቡለት : በዓመታት : ኹሉ : በሕመም : ይጣጣራል ።
21 ፤ የሚያስደነግጥ : ድምፅ : በገርፎው : ነው ፤
በደኅንነቱም : ሳለ : ቀማኛ : ይመጣበታል ።
22 ፤ ከጨለማ : ተመልሶ : እንዲወጣ : አያምንም ፥
ሰይፍም : ይሸምቅበታል ።
23 ፤ ተቅባብሎም ፡- ወይት : አለ ፡ እያለ : እንጀራ : ይለምናል ፤
የጨለማ : ቀን : እንደ : ቀረበበት : ያውቃል ።
24 ፤ መከራና : ጭንቀት : ያስፈራሩታል ፤
ለሰልፍ : እንደ : ተዘጋጀ : ንጉሥ : ያሸንፋታል ፤
25 ፤ እጁን : በእግዚአብሔር : ላይ : ዘርግቷልና ፥
ኹሉንም : በሚችል : አምላክ : ላይ : ደፍሯልና ፥
26 ፤ በደንዳና : በንገቱና : በወፍራሙ : በጋሻው :
ጉብጉብ : እየሰገገ : ይመጣበታልና ፥
27 ፤ በስብም : ፊቱን : ከድኗልና ፥
ስቡንም : በወገቡ : ላይ : አድርጓልና ፥
28 ፤ በተፈቱም : ከተማዎች : ውስጥ ፥
ሰውም : በሌለባቸው ፥
ከምር : ለመኾን : በተመደቡ : ቤቶች : ውስጥ : ተቀምጧልና ፥
29 ፤ ባለጠጋ : አይኾንም ፥ ሀብቱም : አይጸናም ፤
ጥላውንም : በምድር : ላይ : አይጥልም ፤
30 ፤ ከጨለማ : አይወጣም ፤
ነበልባሉም : ቅርንጫፎቹን : ያደርቃቸዋል ፥
አበባዎቹም : ይረግፋሉ ።
31 ፤ ዋጋው : ከንቱ : ነገር : ይኾናልና ፥
ራሱን : እያሳተ : በከንቱ : ነገር : አይታመን ።
32 ፤ ቀኑ : ሳይደርስ : ጊዜው : ይፈጸማል ፥
ቅርንጫፉም : አይለመልምም ።
33 ፤ እንደ : ወይን : ያልበሰለውን : ዘለላ : ያረግፋል ፤
እንደ : ወይራ : አበባውን : ይጥላል ።
34 ፤ የዝንጉዎች : ጉባኤ : ኹሉ : ለጥፋት : ይኾናል ፥

የጉሥ ፡ ተቀባዮችንም ፡ ድንኳን ፡ እሳት ፡ ትብላለች ።

35 ፤ ጉዳትን ፡ ይፀንሳሉ ፡ በደልንም ፡ ይወልዳሉ ፡

ሆዳቸውም ፡ ተንኩልን ፡ ያዘጋጃል ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 16 ። _____

ምዕራፍ ፡ 16 ።

1 ፤ ኢዮብም ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡—

2 ፤ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ዐይነት ፡ ነገር ፡ እጅግ ፡ ሰማኹ ፤

እናንተ ፡ ኹላችኹ ፡ የምታደክሙ ፡ አጽናኞች ፡ ናችኹ ።

3 ፤ በእውኑ ፡ ከንቱ ፡ ቃል ፡ ይፈጸማልን ።

ወይስ ፡ ትመልስ ፡ ዘንድ ፡ ያነሣሣኸ ፡ ምንድር ፡ ነው ።

4 ፤ እኔ ፡ ደግሞ ፡ እንደናንተ ፡ እናገር ፡ ዘንድ ፡ ይቻለኝ ፡ ነበር ፤

ነፍሳችኹ ፡ በነፍሴ ፡ ፋንታ ፡ ቢኾን ፡ ኖሮ ፡

እኔ ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ ቃል ፡ ማሳካት ፡

ራሴንም ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ መነቅነቅ ፡ በተቻለኝ ፡ ነበር ።

5 ፤ በአፌም ፡ ነገር ፡ ባበረታኹኝ ፡ ነበር ፤

የከንፈሬን ፡ ማጽናናት ፡ ባልከለከልኹም ፡ ነበር ።

6 ፤ እኔ ፡ ብናገር ፡ ሕማሜ ፡ አይቀነስም ፤

ዝምም ፡ ብል ፡ ከእኔ ፡ አይወገድም ።

7 ፤ አኹን ፡ ግን ፡ አድክሞኛል ፤

ወገኔንም ፡ ኹሉ ፡ አፍርሰኹል ።

8 ፤ መጨማተሬ ፡ ይመሰክርብኛል ፤

ክሳቴም ፡ ተነሥቶብኛል ፤

በፊቴም ፡ ይመሰክርብኛል ።

9 ፤ በቀጣው ፡ ቀደደኝ ፡ ርሱም ፡ ጠላኝ ፤

ጥርሶቼንም ፡ አፋጨብኝ ፤

ጠላቴ ፡ ዐይኑን ፡ አፈጠጠብኝ ፤

10 ፤ እነርሱም ፡ አፋቸውን ፡ ከፈቱብኝ ፤

እያላገጡ ፡ ጉንጨኔን ፡ ጠፈጠፉኝ ፤

በአንድነትም ፡ ተሰበሰቡብኝ ።

11 ፤ እግዚአብሔር ፡ ለጠማማ ፡ ሰው ፡ አሳልፎ ፡ ሰጠኝ ፡

በክፉዎችም ፡ እጅ ፡ ጣለኝ ።

12 ፤ ተዘልዬ ፡ ተቀምጬ ፡ ነበር ፡ ርሱም ፡ ሰበረኝ ፤

ዐንገቴንም ፡ ይዞ ፡ ቀጠቀጠኝ ፤

እንደ : ዐላማ : አድርጎ : አቆመኝ ::

13 ፤ ቀስተኛዎቹ : ከበቡኝ ፤

ከላሊቴንም : ቈራረጠ ፥ ርሱም : አልራራም ፤

ሐሞቴን : በምድር : ላይ : አፈሰሰ ::

14 ፤ በቀሳሰል : ላይ : ቀሳሰል : ጨመረብኝ ፤

እንደ : ጎደል : እየሰገገ : ይሮጥብኛል ::

15 ፤ በቀሳሰቡቴ : ላይ : ማቅ : ሰፋኸ። ፥

ቀንዴንም : በመሬት : ላይ : አኖርኸ። ::

16 ፤ ፊቴ : ከልቅሶ : የተነሣ : ቀላ ፤

የሞት : ጥላ : በዐይኖቼ : ቆብ : ላይ : አለ ፤

17 ፤ ነገር : ግን ፥ በእጄ : ዐመፅ : የለም ፤

ጸሎቴም : ንጹሕ : ነው ::

18 ፤ ምድር : ሆይ ፥ ደሜን : አትክደኝ ፥

ለጨኸቴም : ማረፊያ : አይኸንን ::

19 ፤ አኸንም ፥ እንሆ ፥ ምስክሬ : በሰማይ : አለ ፥

የሚመሰክርልኝም : በአርያም : ነው ::

20 ፤ ጸሎቴ : ወደ : እግዚአብሔር : ይድረስ ፥

ዐይኔም : በፊቴ : እንባ : ታፍስ ::

21 ፤ የሰው : ልጅ : ከባልንጀራው : ጋራ : እንደሚሟገት ፥

ሰው : በእግዚአብሔር : ፊት : ለመሟገት : ምነው : በቻለ!

22 ፤ ጥቂቶች : ዓመታት : ካለፉ : በኳላ :

እኔ : ወደማልመለስበት : መንገድ : እኼዳለኸ። ::

መጽሐፈ : ኢዮብ ፥ ምዕራፍ : 17 ::

ምዕራፍ : 17 ::

1 ፤ መንፈሴ : ደከመ ፥ ዘመኔ : አለቀ ፥

መቃብርም : ተዘጋጅቶልኛል ::

2 ፤ አላጋጮች : በእኔ : ዘንድ : አሉ ፥

ዐይኔም : በማስቈጣታቸው : ዐደረኝ ::

3 ፤ አኸንም : አንተ : መያዣ : ኾነኸ : ተዋሰኝ ፤

ከእኔ : ጋራ : አጋና : የሚመታ : ማን : ነው ::

4 ፤ ልባቸውም : እንዳያስተውል : ከልክለኸዋል ፤

ስለዚህ : ከፍ : ከፍ : አታደርጋቸውም ::

5 ፤ ለብዝበዛ : ባልንጀራዎቹን : አላልፎ : የሚሰጥ : ሰው ፥

የልጆቹ ፡ ዐይን ፡ ይጨልማል ።

6 ፤ ለሕዝብም ፡ ምሳሌ ፡ አደረገኝ ፤

በፊቱ ፡ ላይ ፡ ጸቅ ፡ እንደሚሉበት ፡ ሰው ፡ ኾንኸኸ ።

7 ፤ ዐይኔም ፡ ከሐዘን ፡ የተነሣ ፡ ፈዘዘኝ ፡

ብልቶቼም ፡ ኸሉ ፡ እንደ ፡ ጥላ ፡ ኾኑ ።

8 ፤ ቅኖች ፡ ሰዎች ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡ ይደነቃሉ ፡

ንጹሕም ፡ በዝንጉው ፡ ላይ ፡ ይበላጫል ።

9 ፤ ጸድቅ ፡ ግን ፡ መንገዱን ፡ ያጠነክራል ፡

እጁም ፡ ንጹሕ ፡ የኾነ ፡ ሰው ፡ ኅይልን ፡ እየጨመረ ፡ ይኼዳል ።

10 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እናንተ ፡ ኸሉ ፡ ተመልሳችኹ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ኑ ፤

በእናንተም ፡ ዘንድ ፡ ብልህነት ፡ አላገኝም ።

11 ፤ ዕድሜዬ ፡ ዐለፈኝ ፤

ዐሳቤና ፡ የልቤ ፡ መሣሪያ ፡ ተቈረጠ ።

12 ፤ ሌሊቱን ፡ ወደ ፡ ቀን ፡ ይለውጣሉ ፤

ብርሃኑም ፡ ወደ ፡ ጨለማ ፡ የቀረበ ፡ ይመስላቸዋል ።

13 ፤ ተስፋ ፡ ባደርግ ፡ ሲኦል ፡ ቤቴ ፡ ናት ፤

ምንጣፊንም ፡ በጨለማ ፡ ዘርግቻለኸኸ ።

14 ፤ መበስበስን ፡- አንተ ፡ አባቴ ፡ ነኸ ፤

ትልንም ፡- አንቺ ፡ እናቴ ፤ እኅቴም ፡ ነሽ ፡ ብያለኸኸ ።

15 ፤ እንግዲህ ፡ ተስፋዬ ፡ ወዴት ፡ ነው ፡

ተስፋዬንስ ፡ የሚያይ ፡ ማን ፡ ነው ፡

16 ፤ ዐብረን ፡ በመሬት ፡ ውስጥ ፡ ስናርፍ ፡

ወደ ፡ ሲኦል ፡ ይወርዳል ።

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 18 ።

ምዕራፍ ፡ 18 ።

1 ፤ ኸሐዊውም ፡ በልዳዶስ ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡-

2 ፤ እስከ ፡ መቼ ፡ ቃልን ፡ ታጠምዳለኸ ፡

አስተውል ፡ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ እንናገራለን ።

3 ፤ ስለ ፡ ምንስ ፡ እንደ ፡ እንስሳዎች ፡ ተቈጠርን ፡

ስለ ፡ ምንስ ፡ በዐይንኸ ፡ ፊት ፡ ረከስን ፡

4 ፤ ቀጣ ፡ ወርሶኻል ፤ አንተስ ፡ የሞትኸ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡

ምድር ፡ ስለ ፡ አንተ ፡ ባድማ ፡ ትኸናለችን ፡

ወይስ ፡ አለት ፡ ከስፍራው ፡ ይነቀላልን ፡

- 5 ፤ የኅጢአተኛ : መብራት : ይጠፋል ፤
የእሳቱም : ነበልባል : ብልጭ : አይልም ::
- 6 ፤ ብርሃን : በድንኳኑ : ውስጥ : ይጨልማል ፤
መብራቱም : በላዩ : ይጠፋል ::
- 7 ፤ የኅይሉም : ርምጃ : ትጠባለች ፤
ምክሩም : ትጥለዋለች ::
- 8 ፤ እግሩ : በወጥመድ : ትያዛለች ፤
በመረብም : ላይ : ይኼዳል ::
- 9 ፤ አሽክላ : ሰከፍውን : ይይዛል ፤
ወስፈንጠርም : ይበረታብታል ::
- 10 ፤ በምድር : ላይ : የሸምቀቆ : ገመድ ፤
በመንገዱም : ላይ : ወጥመድ : ለርሱ : ተሰውራለች ::
- 11 ፤ ድንጋጤ : በዙሪያው : ታስፈራዋለች ፤
በስተኳላውም : ኾና : ታባርራቸዋለች ::
- 12 ፤ ኅይሉ : በራብ : ትደክማለች ፤
መቅሠፍትም : እስኪሰናከል : ተዘጋጅቶለታል ::
- 13 ፤ የሰውነቱ : ብልቶች : ይጠፋሉ ፤
የሞትም : በኸር : ልጅ : ብልቶቹን : ይበላል ::
- 14 ፤ ከሚታመንበት : ድንኳን : ይነቀላል ፤
ወደ : ድንጋጤም : ንጉሥ : ያስቸኸሉታል ::
- 15 ፤ በድንኳኑ : ውስጥ : ለርሱ : የማይኾነው : ይኖራል ፤
በመኖሪያውም : ላይ : ዲን : ይበተናል ::
- 16 ፤ ሥሩ : ከበታቸው : ይደርቃል ፤
ጫፍም : ከበላይ : ይረግፋል ::
- 17 ፤ መታሰቢያው : ከምድር : ላይ : ይጠፋል ፤
በሜዳም : ስም : አይቀርለትም ::
- 18 ፤ ከብርሃን : ወደ : ጨለማ : ያፈልሱታል ፤
ከዓለምም : ያሳድዱታል ::
- 19 ፤ ዘርም : ትውልድም : በሕዝቡ : መካከል : አይኾንለትም ፤
በመኖሪያውም : ውስጥ : የሚቀመጥ : ሰው : አይቀርለትም ::
- 20 ፤ የፊተኛዎች : ሰዎች : እንደ : ደነገጡ ፤
እንዲሁ : የኳለኛዎች : ሰዎች : ስለ : ዘመኑ : ይደነቃሉ ::
- 21 ፤ በእውነት : የኅጢአተኛዎች : ቤት : እንዲሁ : ናት ፤

እግዚአብሔርንም ፡ የማያውቅ ፡ ሰው ፡ ስፍራ ፡ ይህ ፡ ነው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢየሱስ ፡ ምዕራፍ ፡ 19 ። _____

ምዕራፍ ፡ 19 ።

1 ፤ ኢየሱስም ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡—

2 ፤ ነፍሴን ፡ የምትነዘንዘዙ ፡

በቃልስ ፡ የምታደቁኝ ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው ።

3 ፤ ይኸው ፡ ስትሰድቡኝ ፡ ዐሥር ፡ ጊዜ ፡ ነው ፤

ስታሻክሩኝም ፡ አላፈራኹኝም ።

4 ፤ በእውነትም ፡ የሳትኹ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡

ስሕተቱ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ትኖራለች ።

5 ፤ በእውነትም ፡ ብትንደዱብኝ ፡

መዋረዴን ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ብትከራከሩ ፡

6 ፤ እንግዲህ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንደ ፡ ገለበጠኝ ፡

በመረቡም ፡ እንደ ፡ ከበበኝ ፡ ዕውቁ ።

7 ፤ እንሆ ፡ ስለተደረገብኝ ፡ ግፍ ፡ ብጮኸ ፡ ማንም ፡ አይመልስልኝም ፤

አሰምቼም ፡ ብጠራ ፡ ፍርድ ፡ የለኝም ።

8 ፤ እንዳላልፍ ፡ መንገዴን ፡ ዘግቶታል ፡

በጎዳናዬም ፡ ጨለማ ፡ አኑሮበታል ።

9 ፤ ክብራን ፡ ገፈፈኝ ፡

ዘውዴንም ፡ ከራሴ ፡ ላይ ፡ ወሰደ ።

10 ፤ በዚህና ፡ በዚያም ፡ አፈረሰኝ ፡ እኔም ፡ ኹድኸ ፤

ተስፋዬንም ፡ እንደ ፡ ዛፍ ፡ ነቀለው ፤

11 ፤ ቀጣውንም ፡ አንደደብኝ ፡

እንደ ፡ ጠላቱም ፡ ቈጠረኝ ።

12 ፤ ሰራዊቱ ፡ ዐብረው ፡ መጡ ፡

መንገዳቸውንም ፡ በላዬ ፡ አዘጋጁ ፡

በድንኳኔም ፡ ዙሪያ ፡ ሰፈሩ ።

13 ፤ ወንድሞቼን ፡ ከእኔ ፡ ዘንድ ፡ አራቀ ፡

የሚያውቁኝም ፡ አጥብቀው ፡ ተለዩኝ ።

14 ፤ ዘመዶቼ ፡ ተቋረጡ ፡

ወዳጆቼም ፡ ረሱኝ ።

15 ፤ ቤተ ፡ ሰቦቼና ፡ ሴቶች ፡ ባሪያዎቼ ፡ እንደ ፡ መጻተኛ ፡ ቈጠሩኝ ፤

በዐይናቸውም ፡ እንደ ፡ እንግዳ ፡ ኾንኸ ።

16 ፤ ባሪያዬን : ብጠራ ፥ በአፌም : ባቄላምጥ : አይመልስልኝም ።

17 ፤ ሚስቴ : እስትንፋሴን : ጠላቾች ፥

የእናቴም : ማሕፀን : ልጆች : ልመናዬን : ጠሉ ።

18 ፤ ሕፃናት : እንኳ : አጠቁኝ ፤

ብነሣም : በእኔ : ላይ : ይናገራሉ ።

19 ፤ አማካሪዎቼ : ኸሉ : ተጸየፉኝ ፤

እኔ : የምወዳቸው : በላይ : ተገለበጡ ።

20 ፤ ዐጥንቴ : ከቀርቦቴና : ከሥጋዬ : ጋራ : ተጣበቀ ፤

ድድ : ብቻ : ቀርቶልኝ : አመለጥኸኩ ።

21 ፤ እናንተ : ወዳጆቼ : ሆይ ፥ ማሩኝ ፤

የእግዚአብሔር : እጅ : መትታኛለችና : ማሩኝ ።

22 ፤ ስለ : ምን : እናንተ : እንደ : እግዚአብሔር : ታላድዱኛላችኸኩ ።

ከሥጋዬስ : ስለ : ምን : አትጠግቡም ።

23 ፤ ምነው : አኸን : ቃሌ : ቢጸፍ!

ምነው : በመጽሐፍ : ውስጥ : ቢታተም!

24 ፤ ምነው : በብረት : ብርና : በርሃስ :

በአለቱ : ላይ : ለዘለዓለም : ቢቀረጽ!

25 ፤ እኔን : ግን : የሚቤዠኝ : ሕያው : እንደ : ኾነ ፥

በመጨረሻም : ዘመን : በምድር : ላይ : እንዲቆም ፥

26 ፤ ይህ : ቀርቦቴም : ከጠፋ : በኋላ ፥

በዚያን : ጊዜ : ከሥጋዬ : ተለይቼ : እግዚአብሔርን : እንዳይ : ዐውቃለኸኩ ።

27 ፤ እኔ : ራሴ : አየዋለኸኩ ፥

ዐይኖቼም : ይመለከቱታል ፥

ከእኔም : ሌላ : አይደለም ።

ልቤ : በመናፈቅ : ዝሏል ።

28 ፤ በእውነት :- እንዴት : እናሳድደዋለን ።

የነገሩ : ሥር : በርሱ : ዘንድ : ተገኝቷል : ብትሉ ፥

29 ፤ ፍርድ : እንዳለ : ታውቁ : ዘንድ :

ቀጣ : የሰይፍን : ቅጣት : ያመጣልና ፥

ከሰይፍ : ፍሩ ።

_____ መጽሐፈ : አ.ዮብ ፥ ምዕራፍ : 20 ። _____

ምዕራፍ : 20 ።

1 ፤ ናዕማታዊውም : ሰፋር : መለስ : እንዲህም : አለ :-

2 ፤ ስለዚህ ፡ በውስጤ ፡ ስላለው ፡ ችኩላ ፡ ዐሳቤ ፡ ትመልስልኛለኝ ።

3 ፤ የሚያሳፍረኝንም ፡ ተግሣጽ ፡ ሰምቻለኸ ፡

የማስተዋሌም ፡ መንፈስ ፡ ይመልስልኛል ።

4 ፤ ሰው ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ከተቀመጠ ፡ ከዱሮ ፡ ዘመን ፡ ዝምሮ ፡

5 ፤ የኅጢአተኛ ፡ ፉከራ ፡ ዐጨር ፡ መኾኑን ፡

የዝንጉዎችም ፡ ደስታ ፡ ቅጽበት ፡ መኾኑን ፡ አታውቁምን ።

6 ፤ ከፍታው ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ቢወጣ ፡

ራሱም ፡ እስከ ፡ ደመና ፡ ቢደርስ ፡

7 ፤ እንደ ፡ ፋንድያ ፡ ለዘለዓለም ፡ ይጠፋል ፤

ያዩትም ፡- ወዴት ፡ ነው ። ይላሉ ።

8 ፤ እንደ ፡ ሕልም ፡ ይበራል ፡ ርሱም ፡ አይገኝም ፤

እንደ ፡ ሌሊትም ፡ ራእይ ፡ ይሰደዳል ።

9 ፤ ያየችውም ፡ ዐይን ፡ ዳግመኛ ፡ አታየውም ፤

ስፍራውም ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ አይመለከተውም ።

10 ፤ ልጆቹ ፡ ድኻዎቹን ፡ ያቈላምጣሉ ፤

እጁ ፡ ሀብቱን ፡ ይመልሳል ።

11 ፤ ዐጥንቶቹ ፡ ብላቴንነቱን ፡ ሞልተዋል ፤

ነገር ፡ ግን ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ በመሬት ፡ ውስጥ ፡ ይተኛል ።

12 ፤ ክፋት ፡ በአፉ ፡ ውስጥ ፡ ቢጣፍጥ ፡

ከምላሱም ፡ በታች ፡ ቢሰውረው ፡

13 ፤ ቢጠብቀውም ፡ ባይተወውም ፡

በጉረሮውም ፡ ቢይዘው ፡

14 ፤ መብሉ ፡ በአንዝቱ ፡ ውስጥ ፡ ይገላበጣል ፤

እንደ ፡ እፍኝትም ፡ ሐሞት ፡ በውስጡ ፡ ይኾናል ።

15 ፤ የዋጠውን ፡ ሀብት ፡ ይተፋዋል ፤

እግዚአብሔርም ፡ ከሆዱ ፡ ውስጥ ፡ ያወጣዋል ።

16 ፤ የእፍኝትን ፡ መርዝ ፡ ይጠባል ፤

የእባብም ፡ ምላስ ፡ ይገድለዋል ።

17 ፤ የማሩንና ፡ የቅቤውን ፡ ፈሳሽ ፡

ወንዞቹንም ፡ አይመለከትም ።

18 ፤ የድካሙን ፡ ፍሬ ፡ ሳይውጠው ፡ ይመልሰዋል ፤

እንደ ፡ ንግዱም ፡ ትርፍ ፡ አይደሰትም ።

19 ፤ ድኻውን ፡ አስጨንቋል ፡ ትቶታልም ፤

ያልሠራውንም : ቤት : በገዝብዟል ::

20 ፤ ሆዱ : ዕረፍትን : አላወቀምና :

የወደደው : ነገር : አላዳነውም ::

21 ፤ ርሱ : ከበላ : በኳላ : ምንም : አልተረፈም ፤

ስለዚህ : በረከቱ : አይከናወንለትም ::

22 ፤ በጠገበ : ጊዜ : ይጨነቃል ፤

የኾግረኛዎችም : ኹሉ : እጅ : ታገኘዋለች ::

23 ፤ ሆዱን : ሳያጠግብ :

እግዚአብሔር : የቀጣውን : ትኩሳት : ይሰድብታል :

ሲበላም : ያዘንብብታል ::

24 ፤ ከብረት : መሣሪያም : ይሸሻል :

የናስም : ቀስት : ይወጋዋል ::

25 ፤ ርሱም : ይመዘዋል ፣ ከሥጋውም : ይወጣል ፤

ከሐምቱም : ብልጭ : ብሎ : ይሠርጻል ፤

ፍርሀትም : ይወድቅበታል ::

26 ፤ ጨለማ : ኹሉ : ስለከበረው : ዕቃ : ተዘጋጅቷል ፤

በሰው : አፍ : እፍ : የማትባል : እሳት : ትበላዋለች ፤

በድንኳኑ : ውስጥ : የቀረው : ይጨነቅባታል ::

27 ፤ ሰማይ : ኅጢአቱን : ይገልጥበታል :

ምድርም : ትነሣበታለች ::

28 ፤ የቤቱም : ባለጠግነት : ይኼዳል ፤

በቀጣው : ቀን : እንደ : ፈሳሽ : ውሃ : ያልፋል ::

29 ፤ ከእግዚአብሔር : ዘንድ : የበደለኛ : ሰው : ዕድል : ፈንታ :

ከእግዚአብሔርም : የተመደበ : ርስቱ : ይህ : ነው ::

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፣ ምዕራፍ : 21 :: _____

ምዕራፍ : 21 ::

1 ፤ ኢዮብም : መለሰ : እንዲህም : አለ :-

2 ፤ ስሙ ፣ ቃሌን : ስሙ ፤

ይህም : መጽናናታችኹ : ይኹን ::

3 ፤ እናገር : ዘንድ : ተወኝ ፤

ከተናገርኹም : በኳላ : ተሳለቁ ::

4 ፤ በእውኑ : የሐዘን : እንጉርጉሮዬ : ለሰው : እናገራለኹን ፡፡

አለመታገሥ : ስለ : ምን : አይገባኝም ፡፡

5 ፤ ወደ ፡ እኔ ፡ ተመልከቱ ፡ ተደነቁም ፤

እጃችኹንም ፡ በአፋችኹ ፡ ላይ ፡ አኑሩ ።

6 ፤ እኔ ፡ ባሰብኹ ፡ ቀጥር ፡ እጨነቃለኹ ፡

ጸዕርም ፡ ሥጋዬን ፡ ይይዛል ።

7 ፤ ስለ ፡ ምን ፡ ኅጢአተኛዎች ፡ በሕይወት ፡ ይኖራሉ ።

ስለ ፡ ምን ፡ ያረጃሉ ። በባለጠግነት ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ይበረታሉ ።

8 ፤ ዘራቸው ፡ ከነርሱ ፡ ጋራ ፡ ጸንቶ ፡ ይኖራል ፡

ልጆቻቸውም ፡ በዐይናቸው ፡ ፊት ፡ ናቸው ።

9 ፤ ቤታቸው ፡ ከፍርሀት ፡ ወጥቶ ፡ የታመነ ፡ ነው ፡

የእግዚአብሔርም ፡ በትር ፡ የለባቸውም ።

10 ፤ ከግራማቸው ፡ ይወልዳል ፡ ዘሩንም ፡ አይጥለውም ፤

ላማቸውም ፡ ትወልዳለች ፡ አትጨነግፍም ።

11 ፤ ሕፃናታቸውን ፡ እንደ ፡ መንጋ ፡ ያወጣሉ ፡

ልጆቻቸውም ፡ ይዘፍናሉ ።

12 ፤ ከበሮና ፡ መሰንቆ ፡ ወስደው ፡ ይዘምራሉ ፡

በእንቢልታ ፡ ድምፅ ፡ ደስ ፡ ይላቸዋል ።

13 ፤ ዕድሜያቸውንም ፡ በተደላ ፡ ይፈጽማሉ ፤

ድንገትም ፡ ወደ ፡ ሲክል ፡ ይወርዳሉ ።

14 ፤ እግዚአብሔርንም ፡- ከእኛ ፡ ዘንድ ፡ ራቅ ፤

መንገድኸን ፡ እናውቅ ፡ ዘንድ ፡ አንወድም ።

15 ፤ እናመልከው ፡ ዘንድ ፡ ኹሉን ፡ የሚችል ፡ አምላክ ፡ ማን ፡ ነው ።

ወይስ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ብንጸልይ ፡ ምን ፡ ይጠቅመናል ። ይላሉ ።

16 ፤ እንሆ ፡ ሀብታቸው ፡ በእጃቸው ፡ ውስጥ ፡ አይደለምን ።

የኃጥአን ፡ ምክር ፡ ከእኔ ፡ ዘንድ ፡ የራቀች ፡ ናት ።

17 ፤ የኃጥአን ፡ መብራት ፡ የጠፋው ፡

መቅሠፍትም ፡ የመጣባቸው ፡

እግዚአብሔርም ፡ በቀጣው ፡ መከራ ፡ የከፈላቸው ፡

18 ፤ በነፋስ ፡ ፊት ፡ እንደ ፡ ገለባ ፡

ዐውሎ ፡ ነፋስም ፡ እንደሚወስደው ፡ ትቢያ ፡ የኾኑ ፡ ስንት ፡ ጊዜ ፡ ነው ።

19 ፤ እናንተ ፡- እግዚአብሔር ፡ በደላቸውን ፡ ለልጆቻቸው ፡ ይጠብቃል ፡ ብላችኋል ።

እነርሱ ፡ ያውቁ ፡ ዘንድ ፡ ፍዳን ፡ ለራሳቸው ፡ ይክፈል ።

20 ፤ ዐይኖቻቸው ፡ ጥፋታቸውን ፡ ይዩ ፡

ኹሉን ፡ ከሚችል ፡ አምላክ ፡ ቀጣ ፡ ይጠጡ ።

- 21 ፤ የወራታቸውስ : ቀጥር : ቢቈረጥ ፡
ከነርሱ : በኳላ : የቤታቸው : ደስታ : ምን : ይኸናቸዋል ።
- 22 ፤ ከፍ : ከፍ : ባሉትስ : ላይ : ለሚፈርድ : ለእግዚአብሔር ፡
በእውኑ : ሰው : ዕውቀትን : ያስተምራልን ።
- 23 ፤ አንድ : ሰው : በሰላም : ተዘልሎ : ሲቀመጥ ፡
በሙሉ : ጎይሉ : ሳለ : ይሞታል ።
- 24 ፤ በአንገቱ : ውስጥ : ስብ : ሞልቷል ፡
የዐጥንቶቹም : ቅልጥም : ረጥሷል ።
- 25 ፤ ሌላውም : ሰው : መልካምን : ነገር : ከቶ : ሳይቀምስ ፡
በተመረረኛች : ነፍስ : ይሞታል ።
- 26 ፤ በዐፈር : ውስጥ : ባንድ : ላይ : ይተኛሉ ፡
ትልም : ይከድናቸዋል ።
- 27 ፤ እንሆ ፡ ዐላባችኸን ፡
የመከራችኸብኝንም ፡ ክፉ : ምክር ፡ ዐውቄዋለኸ ።
- 28 ፤ እናንተ :- የከበርቴው : ቤት : የት : ነው ።
ጎጢአተኛውም : ያደረበት : ድንኳን : የት : ነው ። ብላችኳል ።
- 29 ፤ መንገድ : ዐላፊዎችን : አልጠየቃችኸምን ።
ምልክታቸውን : አታውቁምን ።
- 30 ፤ ጎጢአተኛው : በመቅሠፍት : ቀን : እንደ : ተጠበቀ ፡
በቀጣው : ቀን : እንደሚደን ።
- 31 ፤ መንገዱን : በፊቱ : የሚናገር : ማን : ነው ።
የሠራውንስ : የሚመልስበት : ማን : ነው ።
- 32 ፤ ርሱን : ግን : ወደ : መቃብር : ይሸከሙታል ፡
ሰዎቹም : በመቃብሩ : ላይ : ይጠብቃሉ ።
- 33 ፤ የሸለቆው : ጓል : ይጣፍጥለታል ፤
በኳላውም : ሰው : ኸሉ : ይሳባል ፡
በፊቱም : ቀጥር : የሌለው : ጉባኤ : አለ ።
- 34 ፤ የምትመልሱልኝ : ውስልትና : ነውና ፡
በከንቱ : እንዴት : ታጽናኑኛላችኸ ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 22 ። _____

ምዕራፍ ፡ 22 ።

- 1 ፤ ቴማናዊውም : ኤልፋዝ : መለስ : እንዲሆም : አለ :-
- 2 ፤ በእውኑ : ሰው : እግዚአብሔርን : ይጠቅመዋልን ።

በእውነት ፡ ጥበበኛ ፡ ሰው ፡ ራሱን ፡ ይጠቅማል ።

3 ፤ ጸድቅ ፡ መኾንኸስ ፡ ኸሉን ፡ የሚችለውን ፡ አምላክ ፡ ደስ ፡ ያሠኘዋልን ።

መንገድኸን ፡ ማቅናትኸስ ፡ ይጠቅመዋልን ።

4 ፤ ርሱንስ ፡ ስለ ፡ ፈራኸ ፡ ይዘልፍኻልን ።

ወደ ፡ ፍርድስ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ይገባልን ።

5 ፤ ክፋትኸስ ፡ የበዛ ፡ አይደለምን ።

ለኅጢአትኸም ፡ ፍጻሜ ፡ የላትም ።

6 ፤ የወንድሞችኸን ፡ መያዣ ፡ በከንቱ ፡ ወስደኻል ።

የዕርዝተኛዎቹንም ፡ ልብስ ፡ ዘርፈኻል ።

7 ፤ ለደካማ ፡ ውሃ ፡ አላጠጣኸም ፡

ለራብተኛም ፡ እንጀራን ፡ ከልክለኻል ።

8 ፤ በክንድ ፡ የበረታ ፡ ምድርን ፡ ገዛ ፤

ከበርቴውም ፡ ሰው ፡ ተቀመጠባት ።

9 ፤ መበለቲቱን ፡ አንዳች ፡ አልባ ፡ ሰደኻታል ፤

የድኻ ፡ አደጎችም ፡ ክንድ ፡ ተሰብሯል ።

10 ፤ ስለዚህ ፡ አሽክላ ፡ ከሰኻል ፡

ድንገተኛ ፡ ፍርሀትም ፡ አናውጦኻል ።

11 ፤ እንዳታይ ፡ ብርሃን ፡ ጨለማ ፡ ኾነችብኸ ፡

የውሃዎችም ፡ ብዛት ፡ አሰጠመኸ ።

12 ፤ እግዚአብሔር ፡ በሰማያት ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አይልምን ።

ከዋክብትም ፡ እንዴት ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ እንዳሉ ፡ ተመልከት ።

13 ፤ አንተም ፡- እግዚአብሔር ፡ ምን ፡ ያውቃል ።

በድቅድቅ ፡ ጨለማ ፡ ውስጥ ፡ ኾኖ ፡ ሊፈርድ ፡ ይችላልን ።

14 ፤ እንዳያይ ፡ የጠቁረ ፡ ደመና ፡ ጋርዶታል ፤

በሰማይ ፡ ክብብ ፡ ላይ ፡ ይራመዳል ፡ ብለኻል ።

15 ፤ በእውኑ ፡ ኅጢአተኛዎች ፡ ሰዎች ፡ የረገጧትን ፡

የዱሮዱቱን ፡ መንገድ ፡ ትጠብቃለኸን ።

16 ፤ ጊዜያቸው ፡ ሳይደርስ ፡ ተነጠቁ ፤

መሠረታቸውም ፡ እንደ ፡ ፈሳሽ ፡ ውሃ ፡ ፈሰሰ ።

17 ፤ እግዚአብሔርንም ፡- ከእኛ ፡ ዘንድ ፡ ራቅ ፤

ኸሉንም ፡ የሚችል ፡ አምላክ ፡ ምን ፡ ሊያደርግልን ፡ ይችላል ። አሉት ።

18 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ቤታቸውን ፡ በመልካም ፡ ነገር ፡ ሞላ ፤

የታዋካን ፡ ምክር ፡ ከእኔ ፡ ዘንድ ፡ የራቀች ፡ ናት ።

- 19 ፤ ጸድቃን : ያዩታል ፥ ደስም : ይላቸዋል ፤
- ንጹሐንም : በንቀት : ይሥቁባቸዋል ።
- 20 ፤ በእውነት : ሀብታቸው : ጠፋ ፥
- የቀረውንም : እሳት : በላች ።
- 21 ፤ አኹንም : ክርሱ : ጋራ : ተስማማ ፥ ሰላምም : ይኑርኸ ፤
- በዚያም : በጎነት : ታገኛለኸ ።
- 22 ፤ ከአፉም : ሕጉን : ተቀበል ፥
- በልብኸም : ቃሉን : አኑር ፤
- 23 ፤ ኹሉን : ወደሚችል : አምላክ : ብትመለስ ፥ ብትዋረድም ፥
- ኅጢአትንም : ከድንኳንኸ : ብታርቅ ፥
- 24 ፤ የወርቅን : ዕቃ : በዐፈር : ውስጥ ፥
- የአፈርንም : ወርቅ : በጅረት : ድንጋይ : መካከል : ብትጥል ፥
- 25 ፤ ኹሉን : የሚችል : አምላክ : ወርቅና : የሚብለጨለጭ : ብር : ይኾንልኸል ።
- 26 ፤ የዚያን : ጊዜ : ኹሉን : በሚችል : አምላክ : ደስ : ይልኸል ፥
- ፊትኸንም : ወደ : እግዚአብሔር : ታነሣለኸ ።
- 27 ፤ ወደ : ርሱም : ትጸልያለኸ ፥ ርሱም : ይሰማኸል ፤
- ስእለትኸንም : ትሰጣለኸ ።
- 28 ፤ ነገርንም : ትመክራለኸ ፥ ርሱም : ይላካልኸል ፤
- ብርሃንም : በመንገድኸ : ላይ : ይበራል ።
- 29 ፤ በያዋርዱኸ : አንተ : ከፍ : ከፍ : ትላለኸ ፤
- ትሑቱንም : ሰው : ያድነዋል ።
- 30 ፤ ንጹሑን : ሰው : ያድነዋል ፤
- በእጅኸም : ንጽሕና : ትድናለኸ ።

መጽሐፈ : ኢዮብ ፥ ምዕራፍ : 23 ።

ምዕራፍ : 23 ።

- 1 ፤ ኢዮብም : መለሰ : እንዲህም : አለ ፡—
- 2 ፤ ዛሬም : ደግሞ : የሐዘን : እንጉርጉርዬ : ገና : መራራ : ነው ፤
- እጁ : በልቅሶ : ጨኸቱ ፥ ላይ : ከብዳለች ።
- 3 ፤ ርሱን : ወዴት : እንዳገኘው : ምነው : ባወቅኸ!
- ወደተቀመጠበትስ : ስፍራ : ምነው : በደረሰኸ!
- 4 ፤ በፊቱ : ሙግቱን : አዘጋጀ ፥ ነበር ፥
- አፌንም : በማስረጃ ፥ እሞላው : ነበር ።
- 5 ፤ የሚመልስልኝም : ቃል : ምን : እንደ : ኾነ : ዐውቅ : ነበር ፥

የሚለኝንም ፡ አስተውል ፡ ነበር ።

6 ፤ በኅይሉ ፡ ብዛት ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ይሟገት ፡ ነበርን ።

እንኳን! ያደምጠኝ ፡ ነበር ።

7 ፤ ቅን ፡ ሰው ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ በዚያ ፡ ይከራከር ፡ ነበር ፤

እኔም ፡ ከፈራጄ ፡ ለዘለዓለም ፡ እድን ፡ ነበር ።

8 ፤ እንሆ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ እኼዳለኸኩ ፡ ርሱም ፡ የለም ፤

ወደ ፡ ኳላም ፡ እኼዳለኸኩ ፡ እኔም ፡ አላስተውለውም ፤

9 ፤ ወደሚሠራበት ፡ ወደ ፡ ግራ ፡ ብኼድ ፡ አልመለከተውም ፤

በቀኛም ፡ ይሰወራል ፡ አላየውምም ፤

10 ፤ የምኼድበትን ፡ መንገድ ፡ ያውቃል ፤

ከፈተነኝም ፡ በኳላ ፡ እንደ ፡ ወርቅ ፡ እወጣለኸኩ ።

11 ፤ እግሬ ፡ ወደ ፡ ርምጃው ፡ ተጣብቋል ፤

መንገዱንም ፡ ጠብቄያለኸኩ ፡ ፈቀቅም ፡ አላልኸኩም ።

12 ፤ ከከንፈሩ ፡ ትእዛዝ ፡ አልተመለስኸኩም ፤

የአፉን ፡ ቃል ፡ በልቤ ፡ ሰውሬያለኸኩ ።

13 ፤ ርሱ ፡ ግን ፡ ብቻውን ፡ ነው ፤ ርሱንስ ፡ የሚመስለው ፡ ማን ፡ ነው ።

ነፍሱም ፡ የወደደኛውን ፡ ያደርጋል ።

14 ፤ በእኔ ፡ ላይ ፡ የተወሰነውን ፡ ይፈጽማል ፤

እንደዚህም ፡ ያለ ፡ ብዙ ፡ ነገር ፡ በርሱ ፡ ዘንድ ፡ አለ ።

15 ፤ ስለዚህ ፡ በፊቱ ፡ ደነገጥኸኩ ፤

ባሰብኸኩም ፡ ጊዜ ፡ ከርሱ ፡ ፈራኸኩ ።

16 ፤ እግዚአብሔር ፡ ልቤን ፡ አባብቶታልና ፡

ኸሉንም ፡ የሚችል ፡ አምላክ ፡ አስደንግጦኛል ።

17 ፤ ከጨለማው ፡ የተነሣ ፡

ድቅድቁም ፡ ጨለማ ፡ ፊቴን ፡ ከመክደኑ ፡ የተነሣ ፡ አልደነገጥኸኩም ።

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 24 ።

ምዕራፍ ፡ 24 ።

1 ፤ ኸሉን ፡ ከሚችል ፡ አምላክ ፡ ዘንድ ፡ ዘመናት ፡ አልተሰወረምና ፡

ርሱን ፡ የሚያውቁ ፡ ለምን ፡ ወራቱን ፡ አያዩም ።

2 ፤ የድንበሩን ፡ ምልክት ፡ የሚያፈርሱ ፡ አሉ ፤

መንጋዎቹን ፡ በዝብዘው ፡ ያሰማራሉ ።

3 ፤ የድኻ ፡ አደጎቹን ፡ አሀያ ፡ ይነዳሉ ፤

የመበለቲቱን ፡ በሬ ፡ ስለ ፡ መያዣ ፡ ይወስዳሉ ።

- 4 ፤ ድኻዎቹን : ከመንገዱ : ያወጣሉ ፤
የምድርም : ችግረኛዎች : ኸሉ : ይሸሽጋሉ ።
- 5 ፤ እንሆ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ እንዳሉ ፡ እንደ ፡ ሜዳ ፡ አህያዎች ፡
ሙብልን ፡ ፈልገው ፡ ወደ ፡ ሥራቸው ፡ ይወጣሉ ፤
ምድረ ፡ በዳውም ፡ ለልጆቻቸው ፡ ሙብልን ፡ ይሰጣቸዋል ።
- 6 ፤ እነዚያ ፡ በዕርሻ ፡ ውስጥ ፡ እኸላቸውን ፡ ያጭዳሉ ፤
የበደለኛውንም ፡ ወይን ፡ ይቃርማሉ ።
- 7 ፤ ዕራቀኝታቸውን ፡ ያለልብስ ፡ ያድራሉ ፡
ብርሃን ፡ ጊዜ ፡ መገናኛሪያ ፡ የላቸውም ።
- 8 ፤ ከተራራዎች ፡ በሚወርድ ፡ ዝናብ ፡ ይረጥባሉ ፤
መጠጊያም ፡ ዐጥተው ፡ ቋጥኙን ፡ ያቅፋሉ ።
- 9 ፤ ድኻ ፡ አደገን ፡ ልጅ ፡ ከጡቱ ፡ የሚነጥሉ ፡ አሉ ፡
ከችግረኛውም ፡ መያዣ ፡ ይወስዳሉ ።
- 10 ፤ ያለ ፡ ልብስ ፡ ዕራቀኝታቸውን ፡ ይኼዳሉ ፤
ተርበውም ፡ ነዳዎችን ፡ ይሸከማሉ ፤
- 11 ፤ በእነዚህ ፡ ሰዎች ፡ ዐጥር ፡ ውስጥ ፡ ዘይት ፡ ያደርጋሉ ፤
ወይንም ፡ ይጠምቃሉ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ይጠማሉ ።
- 12 ፤ ከከተማውና ፡ ከገዛ ፡ ቤቶቻቸው ፡ ይባረራሉ ፤
የልጆችም ፡ ነፍስ ፡ ለርዳታ ፡ ትጮኻለች ፤
እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ስንፍናቸውን ፡ አይመለከትም ።
- 13 ፤ እነዚህ ፡ በብርሃን ፡ ላይ ፡ የሚያምፁ ፡ ናቸው ፤
መንገዱን ፡ አያውቁም ፡ በጎዳናውም ፡ አይጸኑም ።
- 14 ፤ ነፍስ ፡ ገዳዩም ፡ ሳይነጋ ፡ ማልዶ ፡ ይነሣል ፤
ችግረኛዎችንና ፡ ድኻዎችን ፡ ይገድላል ፤
በሌሊትም ፡ እንደ ፡ ሌባ ፡ ነው ።
- 15 ፤ የአመንዝራም ፡ ዐይን ፡ ድግዝግዝታን ፡ ይጠብቃል ።
የማንም ፡ ዐይን ፡ አያየኝም ፡ ይላል ፡
ፊቱንም ፡ ይሸፍናል ።
- 16 ፤ ቤቶቹን ፡ በጨለማ ፡ ይነድላሉ ፤
በቀን ፡ ይሸሽጋሉ ፤
ብርሃንም ፡ አያውቁም ።
- 17 ፤ የጧት ፡ ብርሃን ፡ ለእነርሱ ፡ ኸሉ ፡ እንደ ፡ ሞት ፡ ጥላ ፡ ነው ፤
የሞትን ፡ ጥላ ፡ ድንጋጤ ፡ ያውቃሉና ።

18 ፤ እነርሱ ፡ በውሃ ፡ ፊት ፡ ላይ ፡ በረው ፡ ያልፋሉ ፤

ዕድል ፡ ፈንታቸውም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ የተረገመች ፡ ናት ፤

ወደ ፡ ወይኑ ፡ ቦታ ፡ መንገድ ፡ አይዘፋም ።

19 ፤ ድርቅና ፡ ሙቀት ፡ የመዳደን ፡ ውሃ ፡ ያጠፋሉ ፤

እንዲሁ ፡ ሲክል ፡ በደለኛዎችን ፡ ታጠፋለች ።

20 ፤ ማሕፀን ፡ ትረሳዋለች ፤

ትልም ፡ በደስታ ፡ ይጠባዋል ፤

ዳግመኛም ፡ አይታሰብም ፤

ክፋትም ፡ እንደ ፡ ዛፍ ፡ ይሰበራል ።

21 ፤ የማትወልደውን ፡ መካኒቱን ፡ ይበድላታል ፤

ለመበለቲቱም ፡ በጎነት ፡ አያደርግም ።

22 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በጎይሉ ፡ ጎያላንን ፡ ይሰባል ፤

ርሱም ፡ በተነሣ ፡ ጊዜ ፡ ሰው ፡ በሕይወቱ ፡ አይታመንም ።

23 ፤ እግዚአብሔር ፡ በደጎና ፡ አኑሯቸዋል ፡

በዚያም ፡ ይታመናሉ ፤

ዐይኖቹ ፡ ግን ፡ በመንገዳቸው ፡ ላይ ፡ ናቸው ።

24 ፤ ጥቂት ፡ ጊዜ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ይላሉ ፤

ይኼዳሉ ፡ ይጠወልጋሉም ፤

እንደ ፡ ሌላዎች ፡ ኹሉ ፡ ይከማቻሉ ፤

እንደ ፡ እሸትም ፡ ራስ ፡ ይቈረጣሉ ።

25 ፤ እንዲህስ ፡ ባይኾን ፡ ሐሰተኛ ፡ የሚያደርገኝ ፡

ነገራንስ ፡ እንደ ፡ ምናምን ፡ የሚያደርገው ፡ ማን ፡ ነው ።

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 25 ።

ምዕራፍ ፡ 25 ።

1 ፤ ሹሐዊውም ፡ በልዳዶስ ፡ መለስ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡-

2 ፤ ገዢነትና ፡ መፈራት ፡ በርሱ ፡ ዘንድ ፡ ናቸው ፤

በከፍታውም ፡ ሰላም ፡ አድራጊ ፡ ነው ።

3 ፤ በእውኑ ፡ ለሰራዊቶቹ ፡ ቀጥር ፡ አላቸውን ።

ብርሃኑስ ፡ የማይወጣው ፡ በማን ፡ ላይ ፡ ነው ።

4 ፤ ሰውስ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ጸድቅ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡

ከሴትስ ፡ የተወለደ ፡ ገጹሕ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ እንዴት ፡ ይችላል ።

5 ፤ እንሆ ፡ ጨረቃ ፡ እንኳ ፡ ብሩህ ፡ አይደለም ፡

ከዋክብትም ፡ በፊቱ ፡ ገጹሐን ፡ አይደሉም ።

6 ፤ ይልቁንስ : ብስብስ : የኾነ : ሰው ።

ትልም : የኾነ : የሰው : ልጅ : ምንኛ : ያንስ!

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፣ ምዕራፍ : 26 :: _____

ምዕራፍ : 26 ::

1 ፤ ኢዮብም : መለሰ : እንዲህም : አለ :-

2 ፤ ጎይል : የሌለውን : ምንኛ : ረዳኸው!

ብርታት : የሌለውን : ክንድ : ምንኛ : አዳንኸው!

3 ፤ ጥብብስ : የሌለውን : ምንኛ : መከርኸው!

ብዙ : ዕውቀትንስ : ምንኛ : ገለጥኸለት!

4 ፤ ይህንስ : ቃል : በማን : ርዳታ : ተናገርኸ ።

የማንስ : መንፈስ : ከአንተ : ዘንድ : ወጣ ።

5 ፤ ሙታን : ሰዎች : ከውሃዎች : በታች ።

በውሃዎችም : ውስጥ : ከሚኖሩ : በታች : ይንቀጠቀጣሉ ።

6 ፤ ሲአል : በፊቱ : ዕራቀኃቷን : ናት ።

ለጥፋትም : መጋረጃ : የለውም ።

7 ፤ ሰሜንን : በባዶ : ስፍራ : ላይ : ይዘረጋል ።

ምድራቱንም : በታች : አንዳች : አልባ : ያንጠለጥላል ።

8 ፤ ውሃዎችን : በደመናዎቹ : ውስጥ : ያስራል ።

ደመናዬቱም : ከታች : አልተቀደደችም ።

9 ፤ የዙፋኑን : ፊት : ይከድናል ።

ደመናውንም : ይዘረጋበታል ።

10 ፤ ብርሃንና : ጨለማ : እስከሚለያዩበት : ዳርቻ : ድረስ ።

በውሃዎች : ፊት : ላይ : ድንበርን : አደረገ ።

11 ፤ የሰማይ : አዕማድ : ይንቀጠቀጣሉ ።

ከተግሣጹም : የተነሣ : ይደነግጣሉ ።

12 ፤ በጎይሉ : ባሕርን : ጸጥ : ያደርጋል ።

በማስተዋሉም : ረዳብን : ይመታል ።

13 ፤ በመንፈሱ : ሰማያት : ውበትን : አገኙ ።

እጁም : በራሪዬቱን : እባብ : ወጋች ።

14 ፤ እንሆ ፣ ይህ : የመንገዱ : ዳርቻ : ብቻ : ነው ፤

ይህም : የሰማነው : ነገር : ምንኛ : ጥቂት : ነው!

የጎይሉንስ : ነገውንድ : ያስተውል : ዘንድ : ማን : ይችላል ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፣ ምዕራፍ : 27 :: _____

ምዕራፍ ፡ 27 ።

1 ፤ ኢየሱስም ፡ ምሳሌውን ፡ ይመስል ፡ ዘንድ ፡ ደገመ ፤ እንዲህም ፡ አለ ፡-

2 ፤ ፍርዴን ፡ ያስወገደ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን!

ነፍሴንም ፡ መራራ ፡ ያደረገ ፡ ኸሉን ፡ የሚችል ፡ ሕያው ፡ አምላክን!

3 ፤ እስትንፋሴ ፡ በእኔ ፡ ውስጥ ፡

የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ ባፍንጫዬ ፡ ውስጥ ፡ ገና ፡ ሳለ ፡

4 ፤ ከንፈሬ ፡ ጎጢአትን ፡ አትናገርም ፡

አንደበቴም ፡ ሽንገላን ፡ አያወጣም ።

5 ፤ እናንተን ፡ ማጽደቅ ፡ ከእኔ ፡ ዘንድ ፡ ይራቅ ፤

እስክምት ፡ ድረስ ፡ ፍጹምነቴን ፡ ከእኔ ፡ አላርቅም ።

6 ፤ ጽድቄን ፡ እይዛለኸኑ ፡ ርሱንም ፡ አልተውም ፤

ከቀኖቼም ፡ ኸሉ ፡ ስለ ፡ አንዱ ፡ ልቤ ፡ አይዘልፈኝም ።

7 ፤ ጠላቴ ፡ እንደ ፡ በደለኛ ፡

በእኔ ፡ ላይም ፡ የሚነሣ ፡ እንደ ፡ ጎጢአተኛ ፡ ይኸን ።

8 ፤ እግዚአብሔር ፡ ባጠፋውና ፡ ነፍሱን ፡ በለየ ፡ ጊዜ ፡

የዝንጉ ፡ ሰው ፡ ተስፋው ፡ ምንድር ፡ ነው ።

9 ፤ በእውኑ ፡ መከራ ፡ በመጣበት ፡ ጊዜ ፡

እግዚአብሔር ፡ ጨኸቱን ፡ ይሰማልን ።

10 ፤ ኸሉንስ ፡ በሚችል ፡ አምላክ ፡ ደስ ፡ ይለዋልን ።

እግዚአብሔርንስ ፡ ኸልጊዜ ፡ ይጠራልን ።

11 ፤ እኔ ፡ ስለእግዚአብሔር ፡ እጅ ፡ አስተምራችኳለኸኑ ፤

ኸሉን ፡ በሚችል ፡ አምላክ ፡ ዘንድ ፡ ያለውን ፡ አልሸሸግም ።

12 ፤ እንሆ ፡ ኸላችኸኑ ፡ አይታችኳል ፤

ስለ ፡ ምን ፡ ከንቱ ፡ ኸናችኸኑ ።

13 ፤ ይህች ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የበደለኛ ፡ ዕድል ፡ ፈንታ ፡

ግፈኛም ፡ ኸሉን ፡ ከሚችል ፡ አምላክ ፡ ዘንድ ፡ የሚቀበላት ፡ ርስት ፡ ናት ፤

14 ፤ ልጆቹ ፡ በብዙ ፡ ለሰይፍ ፡ ይኸናሉ ፤

ዘሩም ፡ እንጀራን ፡ አይጠግብም ።

15 ፤ ለርሱም ፡ የቀሩት ፡ በቸነፈር ፡ ይቀበራሉ ፤

መበለቶቻቸውም ፡ አያለቅሱም ።

16 ፤ ርሱ ፡ ብርን ፡ እንደ ፡ ፀፈር ፡ በከምር ፡

ልብስንም ፡ እንደ ፡ ጭቃ ፡ በያዘጋጀ ፡

17 ፤ ርሱ ፡ ያዘጋጀው ፡ ይኸናል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ጻድቅ ፡ ይለብሰዋል ፤

ብሩንም : ንጹሐን : ይከፋፈሉታል ::
 18 ፤ የሚሠራው : ቤት : እንደ : ሸረራት : ድር : ይሠራል ፤
 ጠባቂም : እንደሚሠራው : ጎግፍ : ነው ::
 19 ፤ ባለጠጋ : ኾኖ : ይተኛል ፤ ዳግመኛም : አይተኛም ፤
 ዐይኑን : ይከፍታል ፤ ርሱም : የለም ::
 20 ፤ ድንጋጤ : እንደ : ጎርፍ : ታገኘዋለች ፤
 በሌሊትም : ዐውሎ : ነፋስ : ትነጥቀዋለች ::
 21 ፤ የምሥራቅ : ነፋስ : ያነሣዋል ፤ ርሱም : ይኼዳል ፤
 ከቦታውም : ይጠርገዋል ::
 22 ፤ ርሱ : ይጥልበታል ፤ አይራራለትም ፤
 ከእጁ : ፈጥኖ : መሸሽ : ይወዳል ::
 23 ፤ ሰው : በእጁ : ያጨበጭብበታል ፤
 ከስፍራውም : በፉጨት : ያስወጡታል ::

መጽሐፈ : ኢዮብ ፤ ምዕራፍ : 28 ::

ምዕራፍ : 28 ::
 1 ፤ በእውነት : ብር : የሚወጣበት ፤
 ወርቅም : የሚነጠርበት : ስፍራ : አለ ::
 2 ፤ ብረት : ከመሬት : ውስጥ : ይወሰዳል ፤
 መዳብም : ከድንጋይ : ይቀለጣል ::
 3 ፤ ሰው : ለጨለማ : ፍጻሜን : ያደርጋል ፤
 የጨለማውንና : የሞት : ጥላን : ድንጋይ : እስከ : ወሰኑ : ድረስ : ይፈላልጋል ::
 4 ፤ ሰው : ከሚኖርበት : ርቀው : መውረጃ : ይቈፍራሉ ፤
 ከሰውም : እግር : ተረሱ ፤
 ከሰዎችም : ርቀው : እየተንጠለጠሉ : ይወዛወዛሉ ::
 5 ፤ እንጀራ : ከምድር : ውስጥ : ይወጣል ፤
 በእሳትም : እንደሚኾን : ታችኛው : ይገለበጣል ::
 6 ፤ ድንጋይዋ : የሰንገር : ስፍራ : ነው ፤
 የወርቅም : ድቃቂ : አለው ::
 7 ፤ መንገዲን : ጭልፊት : አያውቀውም ፤
 የአሞራም : ዐይን : አላየውም ::
 8 ፤ የትዕቢት : ልጆች : አልረገጧትም ፤
 ደቦል : አንበሳ : አላለፈባትም ::
 9 ፤ ሰው : ወደ : ቡላድ : ድንጋይ : እጁን : ይዘረጋል ፤

ተራራውንም ፡ ከመሠረቱ ፡ ይገለብጣል ።

10 ፤ ከድንጋይ ፡ ውስጥ ፡ መንደልደያ ፡ ይወቅራል ፤

ዐይኑም ፡ ዕንቀጥን ፡ ኸሉ ፡ ታያለች ።

11 ፤ ፈሳሹም ፡ እንዳይንጠባጠብ ፡ ይገድባል ፤

የተሰወረውንም ፡ ነገር ፡ ወደ ፡ ብርሃን ፡ ያወጣል ።

12 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ጥበብ ፡ የምትገኘው ፡ ወዴት ፡ ነው ።

የማስተዋልስ ፡ ስፍራ ፡ ወዴት ፡ ነው ።

13 ፤ ሰው ፡ መንገዷን ፡ አያውቅም ፤

በሕያዋን ፡ ምድር ፡ አትገኝም ።

14 ፤ ቀላይ ፡- በእኔ ፡ ውስጥ ፡ የለችም ፡ ይላል ፤

ባሕርም ፡- በእኔ ፡ ዘንድ ፡ የለችም ፡ ይላል ።

15 ፤ በምዝምዝ ፡ ወርቅ ፡ አትገኝም ፤

ብርም ፡ ስለ ፡ ዋጋዋ ፡ አይመዘንም ።

16 ፤ በአፈር ፡ ወርቅ ፡

በከበረም ፡ መረግድና ፡ በሰንጌር ፡ አትገመትም ።

17 ፤ ወርቅና ፡ ብርጭቆ ፡ አይወዳደሯትም ፤

በጥሩ ፡ ወርቅም ፡ ዕቃ ፡ አትለወጥም ።

18 ፤ ስለ ፡ ዛጎልና ፡ ስለ ፡ አልማዝ ፡ አይነገርም ።

የጥበብ ፡ ዋጋ ፡ ከቀይ ፡ ዕንቀጥ ፡ ይልቅ ፡ ይበልጣል ።

19 ፤ የኢትዮጵያ ፡ ቶጳዝዮን ፡ አይተካከላትም ፤

በጥሩም ፡ ወርቅ ፡ አትገመትም ።

20 ፤ እንግዲያሳ ፡ ጥበብ ፡ ከወዴት ፡ ትመጣለች ።

የማስተዋልስ ፡ ስፍራ ፡ ወዴት ፡ ነው ።

21 ፤ ከሕያዋን ፡ ኸሉ ፡ ዐይን ፡ ተሰውራለች ፤

ከሰማይ ፡ ወፎች ፡ ተሸሽጋለች ።

22 ፤ ጥፋትና ፡ ሞት ፡- ወሬዋን ፡ በገርዖቻቸችን ፡ ሰማን ፡ ብለዋል ።

23 ፤ እግዚአብሔር ፡ መንገዷን ፡ ያስተውላል ፤

ርሱም ፡ ስፍራዋን ፡ ያውቃል ።

24 ፤ ርሱም ፡ የምድርን ፡ ዳርቻ ፡ ይመለከታል ፤

ከሰማይም ፡ በታች ፡ ያለውን ፡ ኸሉ ፡ ያያል ።

25 ፤ ለነፋስ ፡ ሚዛንን ፡ ባደረገለት ፡ ጊዜ ፤

ውሃዎችንም ፡ በስፍር ፡ በሰፈረ ፡ ጊዜ ፤

26 ፤ ለዝናብም ፡ ሥርዐትን ፤

ለነገድዳድ : መብረቅም : መንገድን : ባደረገ : ጊዜ ፥

27 ፤ በዚያን : ጊዜ : አያት ፥ ገለጣትም ፤

አዘጋጃትም ፥ ደግሞም : መረመራት ::

28 ፤ ሰውንም :- እንሆ ፥ እግዚአብሔርን : መፍራት : ጥበብ : ነው ፤

ከጎጠአትም : መራቅ : ማስተዋል : ነው : አለው ::

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፥ ምዕራፍ : 29 :: _____

ምዕራፍ : 29 ::

1 ፤ ኢዮብም : ምሳሌውን : ይመስል : ዘንድ : ደገመ ፥ እንዲህም : አለ :-

2 ፤ እግዚአብሔር : ይጠብቀኝ : እንደ : ነበረው : ጊዜ ፥

እንደ : ፈተኛው : ወራት : ምነው : በኾንኸ!

3 ፤ በራሴ : ላይ : መብራቱ : በበራ : ጊዜ ፥

እኔም : ጨለማውን : ዐልፌ : በብርሃኑ : በኼድኸ : ጊዜ ፥

4 ፤ በሙሉ : ሰውነቴ : እንደ : ነበርኸ : ጊዜ ፥

እግዚአብሔር : ድንኳኔን : በጋረደ : ጊዜ ፥

5 ፤ ኸሉን : የሚችል : አምላክ : ከእኔ : ጋራ : ገና : ሳለ ፥

ልጆቼም : በዙሪያዬ : ሳሉ ፥

6 ፤ መንገዴ : በቅቤ : ይታጠብ : በነበረ : ጊዜ ፥

ድንጋዩ : የዘይት : ፈሳሽ : ያፈስልኝ : በነበረ : ጊዜ ::

7 ፤ ወደከተማዬቱ : በር : በወጣኸ : ጊዜ ፥

በአደባባዩም : ወንበሬን : ባኖርኸ : ጊዜ ፥

8 ፤ ገብዛዝት : እኔን : አይተው : ተሸሸጉ ፥

ሽማግሌዎቻችንም : ተነሥተው : ቆሙ ::

9 ፤ አለቃዎቹ : ከመናገር : ዝም : አሉ ፥

እጃቸውንም : በአፋቸው : ላይ : ጫኑ ::

10 ፤ የታላላቆቹም : ድምፅ : አረመመ ፤

ምላሳቸውም : በትናጋቸው : ተጣጋ ::

11 ፤ የሰማኞች : ገሮ : አሞገሰኞች ፥

ያዩኞችም : ዐይን : መሰከረኞቻችን ፤

12 ፤ የሚጮኸውን : ችግረኛ ፥

ድኻ : አደገንና : ረጂ : የሌለውን : አድኜ : ነበርና ::

13 ፤ ለጥፋት : የቀረበው : በረከት : በላዬ : መጣ ፤

የባልቴቲቱንም : ልብ : እልል : አሠኘኸ ::

14 ፤ ጽድቅን : ለበስኸ : ርሷም : ለበሰኞች ፤

ፍርድም ፡ እንደ ፡ መገናጸፊያና ፡ እንደ ፡ ኸፋር ፡ ነበረ ።

15 ፤ ለዕውር ፡ ዐይን ፡

ለዐንካላ ፡ እግር ፡ ነበርኹ ።

16 ፤ ለደኸው ፡ አባት ፡ ነበርኹ ፤

የማላውቀውንም ፡ ሰው ፡ መግት ፡ መረመርኹ ።

17 ፤ የኅጢአተኛውን ፡ መንጋጋ ፡ ሰበርኹ ፡

የነጠቀውንም ፡ ከጥርሱ ፡ ውስጥ ፡ አስጣልኹ ።

18 ፤ እኔም ፡ አልኹ ፡- በልጆቼ ፡ መካከል ፡ እሞታለኹ ፡

ዕድሜዬንም ፡ እንደ ፡ አሸዋ ፡ አበዛለኹ ፤

19 ፤ ሥሬ ፡ በውሃ ፡ ላይ ፡ ተዘርግቷል ፡

ጠልም ፡ በቅርንጫፌ ፡ ላይ ፡ ያድራል ፤

20 ፤ ክብሬ ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ታድሷል ፡

ቀስቴም ፡ በእጄ ፡ ውስጥ ፡ ለምልሟል ።

21 ፤ ሰዎች ፡ እኔን ፡ ሰምተው ፡ በትዕግሥት ፡ ተጠባበቁ ፡

ምክሬንም ፡ ለማዳመጥ ፡ ዝም ፡ አሉ ።

22 ፤ ከቃሌ ፡ በኋላ ፡ አንዳች ፡ አልመለሱም ፤

ንግግሬም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ተንጠባጠበ ።

23 ፤ ዝናብን ፡ እንደሚጠብቁ ፡ በትዕግሥት ፡ ጠበቁኝ ፤

የጥቢን ፡ ዝናብ ፡ እንደሚሹ ፡ አፋቸውን ፡ ከፈቱ ።

24 ፤ እነርሱ ፡ ባልታመኑ ፡ ጊዜ ፡ ሣቅኹላቸው ፤

የፊቴንም ፡ ብርሃን ፡ አላወረዱም ።

25 ፤ መንገዳቸውን ፡ መረጥኹ ፤

እንደ ፡ አለቃ ፡ ኾኜ ፡ ተቀመጥኹ ፤

ንጉሥ ፡ በሰራዊቱ ፡ መካከል ፡ እንደሚኖር ፡

ሐዘነተኛዎችን ፡ እንደሚያጽናና ፡ ኖርኹ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 30 ። _____

ምዕራፍ ፡ 30 ።

1 ፤ አኹን ፡ ግን ፡ በዕድሜ ፡ ከእኔ ፡ የሚያንሱ ፡

አባቶቻቸውን ፡ ከመንጋዬ ፡ ውሻዎች ፡ ጋራ ፡ ለማኖር ፡ የናቅኪቸው ፡

በእኔ ፡ ላይ ፡ ተሣለቁብኝ ።

2 ፤ ሙሉ ፡ ሰው ፡ መኾናቸው ፡ ጠፍቶባቸው ፡ ነበርና ፡

የእጃቸው ፡ ብርታት ፡ ለእኔ ፡ ምን ፡ ይጠቅማል ።

3 ፤ በራብና ፡ በቀጠና ፡ የመነመኑ ፡ ናቸው ፤

የመፍረስና : የመፈታት : ጨለማ : ወዳለበት :
 ወደ : ምድረ : በዳ : ይሸሻሉ ::

4 ፤ በቀጥታ : አጠገብ : ያለውን :
 ጨው : ጨው : የሚለውን : አትክልት : ይለቅማሉ ፤
 የክትክታ : ሥር : ደግሞ : መብላቸው : ነው ::

5 ፤ ከሰዎች : ተለይተው : ተሰደዱ ፤
 በሌባ : ላይ : እንደሚጮኽ : ይጮኹባቸዋል ::

6 ፤ በሸለቆ : ፈረፈርና : በምድር : ጉድጓድ :
 በድንጋይም : ዋሻ : ውስጥ : ይኖራሉ ::

7 ፤ በቀጥታ : መካከል : ይጮኹሉ ፤
 ከላማ : በታች : ተሰብስበዋል ::

8 ፤ የሰነፎችና : የነውረኛዎች : ልጆች : ናቸው ፤
 ከምድርም : በግርፋት : የተባረሩ : ናቸው ::

9 ፤ አኹንም : እኔ : መዝፈኛና : መተረቻ : ኾንኳቸው ::

10 ፤ ተጸደቁኝ ፣ ከእኔም : ራቁ ፤
 አክታቸውንም : በፊቴ : መትፋትን : አልተወጃም ::

11 ፤ የቀስቴን : አውታር : አላልቶብኛል ፣ አዋርዶኝማል ፤
 እነርሱም : በፊቴ : ልንማቸውን : ፈተዋል ::

12 ፤ በቀኝ : በኩል : ዱርዬዎች : ተነሥተዋል ፣
 እግሬንም : ይገለብጣሉ ፤
 የጥፋታቸውን : መንገድ : በእኔ : ላይ : ይጎድባሉ ::

13 ፤ ጎዳናዬን : ያበላሻሉ ፤
 ረዳት : የሌላቸው : ሰዎች : መከራዬን : ያበዛሉ ::

14 ፤ በሰፊ : ፍራሽ : እንደሚመጡ : ይመጡብኛል ፤
 በባድማ : ውስጥ : ይንከባለሉብኛል ::

15 ፤ ድንጋጤ : በላይ : ተመለሰችብኝ ፣
 ክብሬንም : እንደ : ነፋስ : ያሳድጋታል ፤
 ደኅንነቴም : እንደ : ደመና : ዐልፋሎች ::

16 ፤ አኹንም : ነፍሴ : በውስጤ : ፈሰሰች ፤
 የመከራም : ዘመን : ያዘችኝ ::

17 ፤ በሌሊት : ዐጥንቴ : በደዌ : ተነደለች ፣
 ሻማቶቼም : አደርፉም ::

18 ፤ ከታላቁ : ደዌ : ኅይል : የተነሣ : ልብሴ : ተበላሸች ፤

እንደ ፡ ቀሚስ ፡ ክላድ ፡ ዐነቀችኝ ።

19 ፤ ርሱ ፡ በጭቃ ፡ ውስጥ ፡ ጣለኝ ፤

ዐፈርና ፡ ዐመድም ፡ መሰልኸኝ ።

20 ፤ ወዳንተ ፡ ጮኸኸኝ ፡ አልመለስኸልኝም ፤

ተነሣኸኝ ፡ አልተመለከትኸኝም ።

21 ፤ ተመልሰኸ ፡ ጨካኝ ፡ ኾንኸብኝ ፤

በእጅኸም ፡ ብረታት ፡ አስጨነቅኸኝ ።

22 ፤ በነፋስ ፡ አነሣኸኝ ፡ በላዩም ፡ አስቀመጥኸኝ ፤

በወውሎ ፡ ነፋስ ፡ አቀለጥኸኝ ።

23 ፤ ለሞት ፡ ሕያዋንም ፡ ኹሉ ፡ ለሚሰበሰቡበት ፡ ቤት ፡ አሳልፈኸ ፡ እንደምትሰጠኝ ፡ ዐውቄያለኸኝና ።

24 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ሰው ፡ በወደቀ ፡ ጊዜ ፡ እጁን ፡ አይዘረጋምን ።

በጥፋቱስ ፡ ጊዜ ፡ አይጮኸምን ።

25 ፤ ጭንቅ ፡ ቀን ፡ ላገኘው ፡ ሰው ፡ አላለቀስኸምን ።

ለችግረኛስ ፡ ነፍሴ ፡ አላዘነችምን ።

26 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በጎነትን ፡ በተጠባበቅኸኝ ፡ ጊዜ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ መጣችብኝ ፤

ብርሃንን ፡ በትዕግሥት ፡ ጠበቅኸኝ ፡ ጨለማም ፡ መጣ ።

27 ፤ አንገጡ ፡ ፈላች ፡ አላረፈችም ፤

የመከራም ፡ ዘመን ፡ መጣችብኝ ።

28 ፤ ያለፀሐይ ፡ በትካዜ ፡ ኼድኸኝ ፤

በጉባኤም ፡ መካከል ፡ ቆሜ ፡ ጮኸኸኝ ።

29 ፤ ለቀበሮ ፡ ወንድም ፡

ለሰጎንም ፡ ባልንጀራ ፡ ኾንኸኝ ።

30 ፤ ቀኅርቡ ፡ ጠቁረ ፡ ከእኔም ፡ ተለይቶ ፡ ርግፍግፍ ፡ አለ ፤

ዐጥንቴም ፡ ከትኩሳት ፡ የተነሣ ፡ ተቃጠለኝ ።

31 ፤ ስለዚህ ፡ መሰንቆዬ ፡ ለሐዘን ፡

እንቢልታዬም ፡ ለሚያለቅሱ ፡ ቃል ፡ ኾነ ።

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 31 ።

ምዕራፍ ፡ 31 ።

1 ፤ ከዐይኔ ፡ ጋራ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ገባኸኝ ፤

እንግዲህስ ፡ ቈንገሮቱን ፡ እንዴት ፡ እመለከታለኸኝ ።

2 ፤ የእግዚአብሔር ፡ ዕድል ፡ ፈንታ ፡ ከላይ ፡

ኹሉንም ፡ የሚችል ፡ አምላክ ፡ ርስት ፡ ከአርያም ፡ ምንድር ፡ ነው ።

3 ፤ መዓትስ ፡ ለኅጢአተኛ ፡

መለየትስ : ለሚበድሉ : አይደለችምን ።

4 ፤ መንገድን : አያይምን ።

ርምጃዬንስ : ሹሉ : አይቁጥርምን ።

5 ፤ 6 ፤ በእውነተኛ : ሚዛን : ልመዘን ፥

እግዚአብሔርም : ቅንነቴን : ይወቅ ።

በሐሰት : ኼጄ : እንደ : ሹን :

እግራም : ለሽንገላ : ቸኩላ : እንደ : ሹን ፥

7 ፤ ርምጃዬ : ከመንገድ : ፈቀቅ : ብሎ ፥

ልቤም : ዐይኔን : ተከትሎ ፥

ነውርም : ከእጄ : ጋራ : ተጣብቆ : እንደ : ሹን ፥

8 ፤ እኔ : ልዝራ ፥ ሌላ : ሰውም : ይብላው ፤

የሚበቅለውም : ሹሉ : ይነቀል ።

9 ፤ ልቤ : ወደ : ሌላዬቱ : ሴት : ጎምሻቸው : እንደ : ሹን ፥

በባልንጀራዬም : ደጅ : አድብቼ : እንደ : ሹን ፥

10 ፤ ሚስቴ : ለሌላ : ሰው : ትፍጭ ፥

ሌላዎችም : በርሷ : ላይ : ይጎንበሱ ።

11 ፤ ይህ : ክፉ : አበላ ፥

ፈራጆችም : የሚቀጡበት : በደል : ነውና ፤

12 ፤ ይህ : እስከ : ጥፋት : ድረስ : የሚበላ : እሳት ፥

ቡቃያዬንም : ሹሉ : የሚነቅል : ነውና ።

13 ፤ ወንድ : ባሪያዬ : ወይም : ሴት : ባሪያዬ : ከእኔ : ጋራ : በተሟገቱ : ጊዜ ፥

መግታቸውን : ንቁ : እንደ : ሹን ፥

14 ፤ እግዚአብሔር : በተነሣ : ጊዜ : ምን : አደርጋለኸ ።

በጎብኘኝ : ጊዜ : ምን : እመልስለታለኸ ።

15 ፤ እኔን : በማሕፀን : የፈጠረ : ርሱንስ : የፈጠረው : አይደለምን ።

በማሕፀንስ : ውስጥ : የሠራን : አንድ : አይደለንምን ።

16 ፤ ድኻውን : ከልመናው : ከልክዬ ፥

የመበለቲቱን : ዐይን : አጨልሜ : እንደ : ሹን ፥

17 ፤ እንጀራዬን : ለብቻዬ : በልቼ : እንደ : ሹን ፥

ድኻ : አደገም : ደግሞ : ከርሱ : ሳይበላ : ቀርቶ : እንደ : ሹን ፤

18 ፤ ርሱን : ግን : ከታናሽነቴ : ዠምሬ : እንደ : አባቱ : ከእኔ : ጋራ : አሳድጌው : ነበር ፥

ርሷንም : ከእናቴ : ማሕፀን : ዠምሬ : መራኸት ፤

19 ፤ ዕራቀኝን : የሹነው : ሰው : ሲጠፋ ፥

ወይም ፡ ድኻ ፡ ያለልብስ ፡ ሲኾን ፡ አይቼ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡
 20 ፤ ገግንና ፡ ገግጉ ፡ ያልባረከኹኝ ፡
 በበጎቼም ፡ ጠጉር ፡ ያልሞቀ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 21 ፤ በበሩ ፡ ረዳት ፡ ስላየኹ ፡
 በድኻ ፡ አደጉ ፡ ላይ ፡ እጄን ፡ አንሥቼ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡
 22 ፤ ትከሻዬ ፡ ከመሠረቷ ፡ ትውደቅ ፡
 ክንዴም ፡ ከመገናኛዋ ፡ ትሰበር ።
 23 ፤ የእግዚአብሔር ፡ መዓት ፡ አስደንግጦኛልና ፤
 በክብሩም ፡ ፊት ፡ ምንም ፡ ለማድረግ ፡ አልቻልኹም ።
 24 ፤ ወርቅን ፡ ተስፋ ፡ አድርጌ ፡
 ጥሩውንም ፡ ወርቅ ፡— ባንተ ፡ እታመናለኹ ፡ ብዬ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 25 ፤ ሀብቴ ፡ ስለ ፡ በዛ ፡
 እጄም ፡ ብዙ ፡ ስላገኘኝ ፡ ደስ ፡ ብሎኝ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 26 ፤ ፀሐይ ፡ ሲበራ ፡
 ጨረቃ ፡ በክብር ፡ ስትኼድ ፡ አይቼ ፡
 27 ፤ ልቤ ፡ በሰውር ፡ ተታሎ ፡
 አፌም ፡ እጄን ፡ ሰሞ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 28 ፤ ልዑል ፡ እግዚአብሔርን ፡ በካድኹ ፡ ነበርና ፡
 ይህ ፡ ደግሞ ፡ ፈራጆች ፡ የሚቀጡበት ፡ በደል ፡ በኾነ ፡ ነበር ።
 29 ፤ በሚጠላኝ ፡ መጥፋት ፡ ደስ ፡ ብሎኝ ፡
 ክፉ ፡ ነገርም ፡ ባገኘው ፡ ጊዜ ፡ ሐሜት ፡ አድርጌ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 30 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በመርገም ፡ ነፍሱን ፡ በመሻት ፡
 አንደበቴን ፡ ኅጢአት ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ አልሰጠኹም ፤
 31 ፤ በድንኳኔ ፡ የሚኖሩ ፡ ሰዎች ፡—
 በክብቱ ፡ ሥጋ ፡ ያልጠገበ ፡ ማን ፡ ይገኛል ፡ ብለው ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 32 ፤ መጻተኛው ፡ ግን ፡ በሜዳ ፡ አያድርም ፡ ነበር ፡
 ደጄንም ፡ ለመንገደኛ ፡ እከፍት ፡ ነበር ፤
 33 ፤ በደሌንም ፡ በብብቴ ፡ በመሸሸግ ፡
 ኅጢአቴን ፡ እንደ ፡ ሰው ፡ ሰውሬ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 34 ፤ ከሕዝብ ፡ ብዛት ፡ ፈርቼ ፡
 የዘመዶቼም ፡ ንቀት ፡ አስደንግጦኝ ፡
 ዝም ፡ ብዬ ፡ ከደጅ ፡ ያልወጣኹ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፤
 35 ፤ የሚያዳምጠኝ ፡ ምነው ፡ በኖረልኝ!

እንሆ : የእጅ : ምልክት :

ኸሉን : የሚችል : አምላክ : ይመልስልኝ ፤

ከባላጋራዬ : የተጻፈው : የክስ : ጽሑፍ : ምነው : በተገኘልኝ!

36 ፤ በትኩሻዬ : ላይ : እሸከመው ፡

አክሊልም : አድርጌ : በራሴ : አስረው : ነበር ፤

37 ፤ የርምጃዬን : ቀጥር : አስታውቀው ፡

እንደ : አለቃም : ኾኜ : አቀርብለት : ነበር ።

38 ፤ ዕርሻዬ : በእኔ : ላይ : ጮኻ : እንደ : ኾነ ፡

ትልሞቿም : ባንድ : ላይ : አልቅሰው : እንደ : ኾነ ፤

39 ፤ ፍሬዋን : ያለዋጋ : በልቼ ፡

የባለቤቶችንም : ነፍስ : አሳዝኜ : እንደ : ኾነ ፡

40 ፤ በስንዴ : ፋንታ : አሜከላ ፡

በገብስም : ፋንታ : ኸርንችት : ይውጣብኝ ። የኢዮብ : ቃል : ተፈጸመ ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፡ ምዕራፍ : 32 ። _____

ምዕራፍ : 32 ።

1 ፤ ኢዮብም : ራሱን : ጻድቅ : አድርጎ : ነበርና ፡ እነዚያ : ሦስቱ : ሰዎች : መመለስን : ተዉ ።

2 ፤ ከራም : ወገን : የኾነ : የቡዛዊው : የባርክኤል : ልጅ : የኤሊሁ : ቀጣ : ነደደ ፤ ከእግዚአብሔር : ይልቅ : ራሱን : ጻድቅ : አድርጎ : ነበርና ፡ ኢዮብን : ተቈጣው ።

3 ፤ ደግሞም : በኢዮብ : ፈረዱበት : እንጂ : የሚገሳ : መልስ : ስላላገኙ ፡ በሦስቱ : ባልንጀራዎቹ : ላይ : ተቈጣ ።

4 ፤ ኤሊሁ : ግን : ከርሱ : ይልቅ : ሽማግሌዎች : ነበሩና ፡ ከኢዮብ : ጋራ : መናገርን : ጠብቆ : ነበር ።

5 ፤ ኤሊሁም : በነዚህ : በሦስቱ : ሰዎች : አፍ : መልስ : እንደሌለ : ባየ : ጊዜ : ቀጣው : ነደደ ።

6 ፤ የቡዛዊውም : የባርክኤል : ልጅ : ኤሊሁ : ተናገረ : እንዲህም : አለ ፡-

እኔ : በዕድሜ : ታናሽ : ነኝ ፡ እናንተ : ግን : ሽማግሌዎች : ናችኹ ፤

ስለዚህም : ሠጋኹ ፤ ዕውቀቴን : እገልጥላችኹ : ዘንድ : ፈራኹ ።

7 ፤ እንደዚህም : አልኹ ፡- ዓመታት : በተናገሩ : ነበር ፡

የዓመታትም : ብዛት : ጥብብን : ባስተማረች : ነበር ።

8 ፤ ነገር : ግን ፡ በሰው : ውስጥ : መንፈስ : አለ ፡

ኸሉንም : የሚችል : የአምላክ : እስትንፋስ : ማስተዋልን : ይሰጣል ።

9 ፤ በዕድሜ : ያረጁ : ጠቢባን : አይደሉም ፡

ሽማግሌዎችም : ፍርድን : አያስተውሉም ።

10 ፤ ስለዚህም ፡- ስሙኝ ፤

እኔ : ደግሞ : ዕውቀቴን : እገልጥላችኹለኹ : አልኹ ።

11 ፤ እንሆ ፡ ቃላችኹን : በትዕግሥት : ጠበቅኹ ፤

የምትናገሩትን : ነገር : እስክትመረምሩ : ድረስ ፤

ብልጎታችሁን : አዳመጥኹ ።

12 ፤ እንዲሁም : ልብ : አደረግኹ ፤

እንሆም ፥ በእናንተ : መካከል : አድብን : ያስረዳ ፥

ወይም : ለቃሉ : የመለሰ : የለም ።

13 ፤ እናንተም :- ጥበብን : አግኝተናል ፤

እግዚአብሔር : ነው : እንጂ : ሰው : አያሸንፈውም : እንዳትሉ : ተጠንቀቁ ።

14 ፤ ርሱ : ግን : ቃሉን : በእኔ : ላይ : አልተናገረም ፤

እኔም : በንግግራችሁ : አልመልስለትም ።

15 ፤ እነርሱ : ደነገጡ ፥ ዳግመኛም : አልመለሱም ፤

የሚናገሩትንም : ዐጡ ።

16 ፤ እነርሱ : አልተናገሩምና ፥

ቆመው : ዳግመኛ : አልመለሱምና : እኔ : በትዕግሥት : እጠብቃለኹን ።

17 ፤ እኔ : ደግሞ : ፈንታዬን : እመልሳለኹ ፥

ዕውቀቴንም : እገልጣለኹ ፤

18 ፤ እኔ : ቃል : ተሞልቻለኹና ፥

በውስጤም : ያለ : መንፈስ : አስገድዶኛልና ።

19 ፤ በተላ : ጠጅ : እንደ : ተሞላና : ሊቀደድ : እንደ : ቀረበ : አቀላማዳ ፥

ሊፈነዳ : እንደማይችል : እንደ : ወይን : ጠጅ :

አቀላማዳ ፥ እንሆ ፥ አንገጥቴ : ኾነ ።

20 ፤ ጥቂት : እንድተነፍስ : እናገራለኹ ፤

ከንፈራን : ገልጬ : እመልሳለኹ ።

21 ፤ ለሰው : ፊት : ግን : አላደላም ፤

ሰውንም : አላቈላምጥም ።

22 ፤ በማቈላመጥ : እናገር : ዘንድ : አላውቅምና ፤

ያለዚያስ : ፈጣሪዬ : ፈጥኖ : ከሕይወቴ : ይለዩኝ : ነበር ።

መጽሐፈ : አድብ ፥ ምዕራፍ : 33 ።

ምዕራፍ : 33 ።

1 ፤ ነገር : ግን ፥ አድብ : ሆይ ፥ ንግግራን : እንድትሰማ ፥

ቃሌንም : ኹሉ : እንድታደምጥ : እለምንካለኹ ።

2 ፤ እንሆ ፥ አፌን : ከፍቻለኹ ፥

አንደበቴም : በትናጋዬ : ተናግሯል ።

3 ፤ ቃሌ : የልቤን : ቅንነት : ያወጣል ፤

ከንፈሮቹም : የሚያውቁትን : በቅንነት : ይናገራሉ ::

4 ፤ የእግዚአብሔር : መንፈስ : ፈጠረኝ ፤

ኸሉንም : የሚችል : የአምላክ : እስትንፋስ : ሕይወት : ሰጠኝ ::

5 ፤ ይቻልኸን : እንደ : ኾነ : መልስልኝ ፤

ቃልኸንም : አዘጋጅተኸን : በፊቴ : ቁም ::

6 ፤ እንሆ ፤ በእግዚአብሔር : ፊት : እኔ : እንደ : አንተ : ነኝ ፤

እኔ : ደግሞ : ከጭቃ : የተፈጠርኸኑ : ነኝ ::

7 ፤ እንሆ ፤ ግርማዬ : አታስፈራኸም :

እጄም : አትከብድብኸም ::

8 ፤ በገሮዬ : ተናግረኸኛል ፤

የቃልኸንም : ድምፅ : ሰምቻለኸኑ ፤ እንዲሁም : ብለኸኛል ::

9 ፤ እኔ : ያለመተላለፍ : ንጹሕ : ነኝ ፤

ያለነውር : ነኝ ፤ ኅጢአትም : የለብኝም ፤

10 ፤ እንሆ ፤ ምክንያት : አግኝቶብኛል ፤

እንደ : ጠላቱም : ቁጥሮኛል ፤

11 ፤ እግራን : በግንድ : አጣበቀ ፤

መንገዴንም : ኸሉ : ተመለከተ ::

12 ፤ እንሆ ፤ አንተ : በዚህ : ጻድቅ : አይደለኸም ፤

እግዚአብሔር : ከሰው : ይበልጣል : ብዬ : እመልስልኸላኸኑ ::

13 ፤ አንተ :- ለቃሌ : ኸሉ : አይመልስልኝም : ብለኸኑ ፤

ስለ : ምን : ክርሱ : ጋራ : ትከራከራለኸኑ ::

14 ፤ እግዚአብሔር : ባንድ : መንገድ : በሌላም : ይናገራል ፤

ሰው : ግን : አያስተውለውም ::

15 ፤ በሕልም ፤ በሌሊት : ራእይ ፤

ዐፍላ : እንቅልፍ : በሰዎች : ላይ : ሲወድቅ ፤

በዐልጋ : ላይ : ተኝተው : ሳሉ ፤

16 ፤ በዚያን : ጊዜ : የሰዎችን : ገሮ : ይከፍታል ፤

በተግሣጹም : ያስደነግጣቸዋል ፤

17 ፤ ሰውን : ከክፉ : ሥራው : ይመልሰው : ዘንድ :

ከሰውም : ትዕቢትን : ይሰውር : ዘንድ ፤

18 ፤ ነፍሱን : ከጉድጓድ ፤

በሰይፍም : እንዳይጠፋ : ሕይወቱን : ይጠብቃል ::

19 ፤ ደግሞ : በዐልጋ : ላይ : በደጭ : ይገሥጸዋል ፤

መጽሐፈ : ኢየሱስ ፡ ምዕራፍ ፡ 34 ::

ምዕራፍ ፡ 34 ::

1 ፤ ኤሊሁም ፡ ደግሞ ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡-
 2 ፤ እናንተ ፡ ጥበበኛዎች ፡ ቃሌን ፡ ስሙ ፤
 እናንተም ፡ ዐዋቂዎች ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ አድምጡ ።
 3 ፤ ትናጋ ፡ ሙብልን ፡ እንደሚቀምስ ፡
 ገሮ ፡ ቃልን ፡ ትለያለችና ።
 4 ፤ ቅን ፡ የኾነውን ፡ ነገር ፡ እንምረጥ ፤
 መልካሙንም ፡ ነገር ፡ በመካከላችን ፡ እንወቅ ።
 5 ፤ ኢየሱስ ፡- እኔ ፡ ጻድቅ ፡ ነኝ ፡
 እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ፍርዴን ፡ አስወገደ ፤
 6 ፤ ምንም ፡ እውነተኛ ፡ ብኾን ፡ እንደ ፡ ውሸተኛ ፡ ተቈጠርኩ ፤
 ምንም ፡ ባልበድል ፡ ቀሳሌ ፡ የማይፈወስ ፡ ነው ፡ ብሏል ።
 7 ፤ 8 ፤ 9 ፤ ኢየሱስም ፡- በእግዚአብሔር ፡ መደሰት ፡
 ለሰው ፡ ምንም ፡ አይጠቅምም ፡ ብሏልና ፡
 ከበደለኛዎች ፡ ጋራ ፡ የሚተባበር ፡
 ክፉ ፡ ከሚያደርጉሰ ፡ ጋራ ፡ የሚኾኑድ ፡
 መሳለቅን ፡ እንደ ፡ ውሃ ፡ የሚጠጣት ፡
 እንደ ፡ ኢየሱስ ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ ማን ፡ ነው ።
 10 ፤ ስለዚህ ፡ እናንተ ፡ አእምሮ ፡ ያላችኹ ፡ ሰዎች ፡ ስሙኝ ፤
 ክፋትን ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ ከእግዚአብሔር ፡
 በደልንም ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ኹሉን ፡ ከሚችል ፡ አምላክ ፡ ይራቅ ።
 11 ፤ ለሰው ፡ ሥራውን ፡ ይመልስሉታል ፡
 ሰውም ፡ እንደ ፡ መንገዱ ፡ ያገኝ ፡ ዘንድ ፡ ያደርጋል ።
 12 ፤ በእውነት ፡ እግዚአብሔር ፡ ክፉ ፡ አይሠራም ፡
 ኹሉንም ፡ የሚችል ፡ አምላክ ፡ ፍርድን ፡ ጠማማ ፡ አያደርግም ።
 13 ፤ ምድርን ፡ ዐደራ ፡ የሰጠው ፡ ማን ፡ ነው ።
 ዓለምንስ ፡ ኹሉ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ያኖረ ፡ ማን ፡ ነው ።
 14 ፤ ርሱ ፡ ልቡን ፡ ወደ ፡ ራሱ ፡ ቢመልስ ፡
 መንፈሱንና ፡ እስትንፋሱን ፡ ወደ ፡ ራሱ ፡ ቢሰበስብ ፡
 15 ፤ ሥጋ ፡ ለባሽ ፡ ኹሉ ፡ በአንድነት ፡ ይጠፋል ፡
 ሰውም ፡ ወደ ፡ ዐፈር ፡ ይመለሳል ።
 16 ፤ አስተዋይ ፡ ብትኾን ፡ ይህን ፡ ስማ ፤

የንግግሬንም ፡ ቃል ፡ አድምጥ ።

17 ፤ በእውኑ ፡ ጽድቅን ፡ የሚጠላ ፡ ይሠለጥናልን ።

ጸድቅና ፡ ጎዳል ፡ የኾነውስ ፡ በደለኛ ፡ ታደርገዋለኸን ።

18 ፤ ማንም ፡ ሰው ፡ ንጉሡን ፡- በደለኛ ፡ ነኝ ።

መኪንንቱንም ፡- ክፉዎች ፡ ናችኹ ፡ ይላልን ።

19 ፤ እነርሱ ፡ ኹሉ ፡ የእጁ ፡ ሥራ ፡ ናቸውና ።

በአለቃዎች ፡ ፊት ፡ አያደላም ።

ባለጠጋውንም ፡ ሰው ፡ ከድኻው ፡ ይበልጥ ፡ አይመለከትም ።

20 ፤ እነርሱ ፡ በመንፈቀ ፡ ሌሊት ፡ በድንገት ፡ ይሞታሉ ፤

ሕዝቡ ፡ ተንቀጥቅጦ ፡ ያልፋል ።

ጎዳላንም ፡ ያለእጅ ፡ ይነጠቃሉ ።

21 ፤ ዐይኖቹ ፡ በሰው ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ናቸው ።

ርምጃውንም ፡ ኹሉ ፡ ያያል ።

22 ፤ ጎጠኦትን ፡ የሚሠሩ ፡ ይሰወሩበት ፡ ዘንድ ፡

ጨለማ ፡ ወይም ፡ የሞት ፡ ጥላ ፡ የለም ።

23 ፤ ሰው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ለመፈራረድ ፡ እንዲመጣ ፡

ጊዜ ፡ አይወሰንለትም ።

24 ፤ ታላላቆችን ፡ ያለምርመራ ፡ ይሰባብራል ።

በእነርሱም ፡ ፋንታ ፡ ሌላዎችን ፡ ያቆማል ።

25 ፤ ሥራቸውን ፡ ያውቃል ፤

እንዲደቁም ፡ በሌሊት ፡ ይገለባብጣቸዋል ።

26 ፤ ሰዎች ፡ እያዩ ፡ እንደ ፡ ክፉዎች ፡ ይመታቸዋል ፤

27 ፤ 28 ፤ የድኻውን ፡ ልቅሶ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ያደርሱ ፡ ዘንድ ።

ርሱም ፡ የችግረኛውን ፡ ድምፅ ፡ ይሰማ ፡ ዘንድ ።

ርሱን ፡ ከመከተል ፡ ፈቀቅ ፡ ብለዋልና ።

ከመንገዱም ፡ ኹሉ ፡ አንዱን ፡ አልተመለከቱምና ።

29 ፤ በሕዝብ ፡ ወይም ፡ በሰው ፡ ዘንድ ፡ ቢኾን ።

ርሱ ፡ ቢያሳርፍ ፡ የሚፈርድ ፡ ማን ፡ ነው ።

ፊቱንስ ፡ ቢሰውር ፡ የሚያየው ፡ ማን ፡ ነው ።

30 ፤ ይህም ፡ ዝንጉ ፡ ሰው ፡ እንዳይነግሥ ።

ሕዝቡም ፡ የሚያጠምድ ፡ እንዳይኖር ፡ ነው ።

31 ፤ እግዚአብሔርን ፡- እኔ ፡ ሳልበድል ፡ ቅጣት ፡ ተቀበልኸኝ ፤

32 ፤ የማላየውን ፡ ነገር ፡ አንተ ፡ አስተምረኝ ፤

ኅጢአትንም : ሠርቼ : እንደ : ኾነ :

ደግሜ : አልሠራም : የሚለው : ማን : ነው ።

33 ፤ በእውኑ : አንተ : ጥለሽዋልና :

ፍዳው : አንተ : እንደምትወደው : ይኾናልን ።

አንተ : ትመርጣለሽ : እንጂ : እኔ : አይደለሽም ፤

ስለዚህ : የምታውቀውን : ተናገር ።

34 ፤ የሚሰሙኝ : ጥበበኛዎች : ኹሉ ፥

አስተዋዮችም : እንዲህ : ይሉኛል ።

35 ፤ አዮብ : ያለዕውቀት : ተናግሯል ፥

ቃሉም : በአእምሮ : አይደለችም ።

36 ፤ አዮብ : እስከ : ፍጻሜ : ድረስ : ምነው : በተፈተነ : ኖሮ!

ርሱ : እንደ : ክፉዎች : መልሷልና ፤

37 ፤ በኅጢአቱም : ላይ : ዐመፅን : ጨምሯልና ፥

በእኛም : መካከል : በእጁ : ያጨበጭባልና ፥

ቃልንም : በእግዚአብሔር : ላይ : ያበዛልና ።

መጽሐፍ : አዮብ ፥ ምዕራፍ : 35 ።

ምዕራፍ : 35 ።

1 ፤ ኤሊሁም : ደግሞ : መለሰ : እንዲህም : አለ ፡-

2 ፤ ይህ : ጽድቅ : እንደ : ኾነ : ታስባለሽን ።

ወይስ ፡- በእግዚአብሔር : ፊት : እኔ : ጽድቅ : ነኝ : ትላለሽን ።

3 ፤ አንተ ፡- ምን : ጥቅም : አለሽ ።

ኅጢአት : ሠርቼ : ከማገኘው : ይልቅ : ኅጢአት : ባልሠራ : ኖሮ : ምን : እጠቀማለሁ ። ብለሽ : ጠይቀኻልና ።

4 ፤ እኔ : ለአንተና : ከአንተ : ጋራ : ላሉ : ለባልንጀራዎችሽ : እመልሳለሁ ።

5 ፤ ዐይኖችሽን : ወደ : ሰማይ : አቅንተሽ : እይ ፤

ከአንተም : ከፍ : ከፍ : ያሉትን : ደመናት : ተመልከት ።

6 ፤ ኅጢአት : ብትሠራ : ምን : ትጎዳዋለሽ ።

መተላለፍሽስ : ቢበዛ : ምን : ታደርገዋለሽ ።

7 ፤ ጽድቅስ : ብትኾን : ምን : ትሰጠዋለሽ ።

ወይስ : ከእጅሽ : ምንን : ይቀበላል ።

8 ፤ እንደ : አንተ : ያለውን : ሰው : ክፋትሽ : ይጎዳዋል ፤

ለሰውም : ልጅ : ጽድቅሽ : ይጠቅመዋል ።

9 ፤ ከግፍ : ብዛት : የተነሣ : ሰዎች : ይጮኻሉ ፤

ከኅያላንም : ክንድ : የተነሣ : ለርዳታ : ይጠራሉ ።

10 ፤ 11 ፤ ነገር ፡ ግን ፡- በሌሊት ፡ መዝሙርን ፡ የሚሰጥ ፡
 ከምድርም ፡ እንስሳዎች ፡ ይልቅ ፡ የሚያስተምረን ፡
 ከሰማይም ፡ ወፎች ፡ ይልቅ ፡ ጥበበኛዎች ፡ የሚያደርገን ፤
 ፈጣሪዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወዴት ፡ ነው ፡ ፡ የሚል ፡ የለም ።
 12 ፤ በዚያ ፡ ስለ ፡ ክፉ ፡ ሰዎች ፡ ትዕቢት ፡ ይጮኻሉ ፡
 ርሱ ፡ ግን ፡ አይመልስላቸውም ።
 13 ፤ በእውነት ፡ እግዚአብሔር ፡ ከንቱ ፡ ነገርን ፡ አይሰማም ፡
 ኸሉን ፡ የሚችል ፡ አምላክም ፡ አይመለከተውም ፤
 14 ፤ ይልቁንም ፡- አላየውም ፤
 ነገሩ ፡ በርሱ ፡ ፊት ፡ ነው ፡ እኔም ፡ አጠብቀዋለኸኩ ፡ ስትል ።
 15 ፤ አኸን ፡ ግን ፡ በቀጣው ፡ አልገብኘምና ።
 በኅጢአት ፡ እጅግ ፡ አያስብም ፡ ትላለኸኸ ።
 16 ፤ ስለዚህ ፡ ኢዮብ ፡ አፉን ፡ በከንቱ ፡ ይከፍታል ፡
 ያለዕውቀትም ፡ ቃሉን ፡ ያበዛል ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 36 ። _____

ምዕራፍ ፡ 36 ።
 1 ፤ ኤሊሁም ፡ ደግሞ ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡-
 2 ፤ ገና ፡ ስለ ፡ እግዚአብሔር ፡ የሚነገር ፡ አለኝና ፡
 ጥቂት ፡ ቈዮኝ ፡ እኔም ፡ አስታውቅኻለኸኸኩ ።
 3 ፤ ዕውቀቴን ፡ ከሩቅ ፡ አመጣለኸኸኩ ፡
 ፈጣሪዬንም ፡- ጻድቅ ፡ ነው ፡ እላለኸኸኩ ።
 4 ፤ ቃሌ ፡ በእውነት ፡ ያለሐሰት ፡ ነው ፤
 በዕውቀትም ፡ ፍጹም ፡ የኸነ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ አለ ።
 5 ፤ እንሆ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኅያል ፡ ነው ፡ ማንንም ፡ አይንቅም ፤
 ርሱም ፡ በማስተዋል ፡ ብርታት ፡ ኅያል ፡ ነው ።
 6 ፤ ርሱ ፡ የበደለኛዎችን ፡ ሕይወት ፡ አያድንም ፤
 ለችግረኛዎች ፡ ግን ፡ ፍርዱን ፡ ይሰጣል ።
 7 ፤ ዐይኑን ፡ ከጻድቃን ፡ ላይ ፡ አያርቅም ፤
 ለዘለዓለምም ፡ ከነገሥታት ፡ ጋራ ፡ በዙፋን ፡ ላይ ፡ ያስቀምጣቸዋል ፡
 እነርሱም ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ይላሉ ።
 8 ፤ በሰንሰለት ፡ ቢታሰሩ ፡
 ወይም ፡ በችግር ፡ ገመድ ፡ ቢጠመዱ ፡
 9 ፤ ሥራቸውንና ፡ መተላለፋቸውን ፡

በትዕቢትም : እንዳደረገ : ይናገራቸዋል ::
 10 ፤ ገሮቻቸውን : ለተግሣጽ : ይከፍተዋል ፤
 ከኅጢአትም : ይመለሱ : ዘንድ : ያዛቸዋል ::
 11 ፤ ቢሰሙ : ቢያገለግሉትም ፤
 ዕድሜያቸውን : በልማት ፤
 ዘመናቸውንም : በተድላ : ይፈጽማሉ ::
 12 ፤ ባይሰሙ : ግን : በሰይፍ : ይጠፋሉ ፤
 ያለዕውቀትም : ይሞታሉ ::
 13 ፤ ዝንጉዎች : ግን : ቀላግን : ያዘጋጃሉ ፤
 ርሱም : ባሰራቸው : ጊዜ : አይጮኹም ::
 14 ፤ በሕፃንነታቸው : ሳሉ : ይሞታሉ ፤
 ሕይወታቸውም : በሰዶማውያን : መካከል : ይጠፋል ::
 15 ፤ የተቸገረውን : በችግሩ : ያድኅዋል ፤
 በመከራም : ገሮቻቸውን : ይገልጣል ::
 16 ፤ እንዲሁም : አንተን : ከመከራ :
 ችግር : ወደሌለበት : ወደ : ሰፊ : ስፍራ : በወሰደኽ : ነበር ፤
 በማእድኽ : ላይ : የተዘጋጀውም : ሰብ : በሞላበት : ነበር ::
 17 ፤ አንተ : ግን : በበደለኛዎች : ፍርድ : የተሞላኽ : ነኽ ፤
 ስለዚህ : ፍርድና : ብይን : ይይዝኻል ::
 18 ፤ ቀላግ : ለሰድብ : አያታልኽ ፤
 የማማለጃም : ብዛት : ፈቀቅ : አያድርግኽ ::
 19 ፤ ባለጠግነትኽ : የኅይልኽም : ብርታት : ሹሉ :
 ያለችግር : እንድትኾን : ሊረዳኽ : ይችላልን ፡፡
 20 ፤ ወገኖች : ከስፍራቸው : የሚወጡበትን : ሌሊት : አትመኝ ::
 21 ፤ ከመከራ : ይልቅ : ይህን : መርጠኻልና ፤
 ኅጢአትን : እንዳትመለከት : ተጠንቀቅ ::
 22 ፤ እንሆ ፤ እግዚአብሔር : በኅይሉ : ከፍ : ያለውን : ነገር : ያደርጋል ፤
 እንደ : ርሱስ : ያለ : አስተማሪ : ማን : ነው ፡፡
 23 ፤ መንገዱን : ማን : አዘዘለት ፡፡
 ወይስ ፡- ኅጢአትን : ሠርተኻል : የሚለው : ማን : ነው ፡፡
 24 ፤ ሰዎች : የዘመሩትን : ሥራውን : ታኩብር : ዘንድ : ዐስብ ::
 25 ፤ ሰዎች : ሹሉ : ተመልክተውታል ፤
 ሰውም : ከሩቅ : ያየዋል ::

26 ፤ እንሆ ፡ እግዚአብሔር ፡ ታላቅ ፡ ነው ፡ እኛም ፡ አናውቀውም ።

የዘመኑም ፡ ቍጥር ፡ አይመረመርም ።

27 ፤ የውሃውን ፡ ነጠብጣብ ፡ ወደ ፡ ላይ ፡ ይስባል ፡

ዝናብም ፡ ከጉም ፡ ይንጠባጠባል ፤

28 ፤ ደመናት ፡ ያዘንባሉ ፡

በሰዎችም ፡ ላይ ፡ በብዙ ፡ ያንጠባጥባሉ ።

29 ፤ የደመናውንም ፡ መዘርጋት ፡

የማደሪያውንም ፡ ነጎድጓድ ፡ የሚያስተውል ፡ ማን ፡ ነው ።

30 ፤ እንሆ ፡ በዙሪያው ፡ ብርሃኑን ፡ ይዘረጋል ፤

የባሕሩንም ፡ ጥልቀት ፡ ይከድናል ።

31 ፤ በእነዚህ ፡ በአሕዛብ ፡ ላይ ፡ ይፈርዳል ፤

ብዙም ፡ ምግብ ፡ ይሰጣል ።

32 ፤ እጆቹን ፡ በብርሃን ፡ ይሰውራል ፡

በጠላቱም ፡ ላይ ፡ ይወጣ ፡ ዘንድ ፡ ያዘዋል ፤

33 ፤ የነጎድጓድ ፡ ድምፅ ፡ ስለ ፡ ርሱ ፡ ይናገራል ፤

እንስሳዎችም ፡ ደግሞ ፡ ስለሚመጣው ፡ ውሽንፍር ፡ ይጮኻሉ ።

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 37 ።

ምዕራፍ ፡ 37 ።

1 ፤ ስለዚህም ፡ ልቤ ፡ ተንቀጠቀጠ ፡

ከስፍራውም ፡ ተንቀሳቀሰ ።

2 ፤ የድምፁን ፡ መትመም ፡ ስሙ ፡

ከአፉም ፡ የሚወጣውን ፡ ጉርምርምታ ፡ አድምጡ ።

3 ፤ ርሱን ፡ ወደ ፡ ሰማያት ፡ ኸሉ ፡ ታች ፡

ብርሃኑንም ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ዳርቻ ፡ ይሰዳል ።

4 ፤ በስተኳላው ፡ ድምፅ ፡ ይጮኻል ፤

በግርማውም ፡ ድምፅ ፡ ያንጎደጎዳል ፤

ድምፁም ፡ በተሰማ ፡ ጊዜ ፡

መብረቁን ፡ አይከለክልም ።

5 ፤ እግዚአብሔር ፡ በድምፁ ፡ ድንቅኛ ፡ ያንጎደጎዳል ፤

እኛም ፡ የማናስተውለውን ፡ ታላቅ ፡ ነገር ፡ ያደርጋል ።

6 ፤ በረዶውንና ፡ ውሽንፍሩን ፡ ብርቱንም ፡ ዝናብ ፡-

በምድር ፡ ላይ ፡ ውደቁ ፡ ይላል ።

7 ፤ ሰው ፡ ኸሉ ፡ ሥራውን ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡

የሰውን : ኸሉ : እጅ : ያትማል ::
8 ፤ አውሬዎቹም : ወደ : ጫካው : ይገባሉ ፤
በዋሾቻቸውም : ይቀመጣሉ ::
9 ፤ ከተሰወረ : ማደሪያውም : ዐውሎ : ነፋስ ፤
ከሰሜንም : ብርድ : ይወጣል ::
10 ፤ ከእግዚአብሔር : እስትንፋስ : ውርጭ : ተሰጥቷል ፤
የውሃዎችም : ስፋት : ይጠሳል ::
11 ፤ የውሃውንም : ሙላት : በደመና : ላይ : ይጭናል ፤
የብርሃኑንም : ደመና : ይበታትናል ፤
12 ፤ 13 ፤ ለተግሣጽ : ወይም : ለምድሩ : ወይም : ለምሕረት : ቢኾን ፤
ሰው : በሚኖርበት : ዓለም : ላይ :
ያዘዘውን : ኸሉ : ያደርግ : ዘንድ :
ፈቃዱ : ወደ : መራቸው : ይዞራል ::
14 ፤ ኢዮብ : ሆይ ፤ ይህን : ስማ ፤
ቁም ፤ የእግዚአብሔርንም : ተአምራት : ዐስብ ::
15 ፤ በእውኑ : እግዚአብሔር : እንዴት : እንደሚያዳቸው ፤
የደመናውንም : ብርሃን : እንዴት : እንደሚያበራ : ዐውቀኻልን ፡፡
16 ፤ ወይስ : የደመናውን : ማዛን ፤
ወይስ : በዕውቀት : ፍጹም : የኾነውን : ተአምራት : ዐውቀኻልን ፡፡
17 ፤ በደቡብ : ነፋስ : ምድር : ጸጥ : ባለች : ጊዜ ፤
ልብስኽ : የሞቀች : አንተ : ሆይ ፤
18 ፤ እንደ : ቀለጠ : መስተዋት :
ብርቱ : የኾኑትን : ሰማያት : ከርሱ : ጋራ : ልትዘረጋ : ትችላለኽን ፡፡
19 ፤ እኛ : ከጨለማ : የተነሣ : በሥርዐት : መናገር : አንችልምና ፤
የምንለውን : አስታውቀን ::
20 ፤ ማንም : በርሱ : ላይ : ቢናገር : ፈጽሞ : ይዋጣልና ፤
እኔ : እናገር : ዘንድ : ብወድ : ሰው : ይነግረዋልን ፡፡
21 ፤ አኹንም : ነፋስ : ዐልፎ : ካጠራቸው : በኳላ ፤
ሰው : በሰማያት : የሚበራውን : ብርሃን : ሊመለከት : አይችልም ::
22 ፤ ከሰሜን : ወርቅ : የሚመስል : ጌጠኛ : ብርሃን : ይወጣል ፤
በእግዚአብሔር : ዘንድ : የሚያስፈራ : ግርማ : አለ ::
23 ፤ ኸሉን : የሚችል : አምላክን : እናገኛ : ዘንድ : አንችልም ፤
በጎይል : ታላቅ : ነው ፤

በፍርድና ፡ በጽድቅም ፡ አያስጨንቅም ።

24 ፤ ስለዚህ ፥ ሰዎች ፡ ይፈሩታል ፤

በልባቸውም ፡ ጠቢባን ፡ የኾኑትን ፡ ኹሉ ፡ አይመለከትም ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፥ ምዕራፍ ፡ 38 ። _____

ምዕራፍ ፡ 38 ።

1 ፤ እግዚአብሔርም ፡ በዐውሎ ፡ ነፋስ ፡ ውስጥ ፡ ኾኖ ፡ ለኢዮብ ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡-

2 ፤ ያለዕውቀት ፡ በሚነገር ፡ ቃል ፡

ምክርን ፡ የሚያጨልም ፡ ይህ ፡ ማነው ፡

3 ፤ እንግዲህ ፡ እንደ ፡ ሰው ፡ ወገብኸን ፡ ታጠቅ ፤

እጠይቅኻለኸ ፡ አንተም ፡ ተናገረኝ ።

4 ፤ ምድርን ፡ በመሠረትኸ ፡ ጊዜ ፡ አንተ ፡ ወዴት ፡ ነበርኸ ፡

ታስተውል ፡ እንደ ፡ ኾንኸ ፡ ተናገር ።

5 ፤ ብታውቅስ ፡ መሠረሪያዎን ፡ የወሰነ ፡

በላይዋስ ፡ የመለኪያ ፡ ገመድ ፡ የዘረጋ ፡ ማን ፡ ነው ፡

6 ፤ 7 ፤ አጥቢያ ፡ ኮከቦች ፡ በአንድነት ፡ ሲዘምሩ ፡

የእግዚአብሔርም ፡ ልጆች ፡ ኹሉ ፡ እልል ፡ ሲሉ ፡

መሠረቶቻቸው ፡ በምን ፡ ላይ ፡ ተተክለው ፡ ነበር ፡

የማእዘኗን ፡ ድንጋይ ፡ ያቆመ ፡ ማን ፡ ነው ፡

8 ፤ ከማሕፀን ፡ እንደሚወጣ ፡ በወጣ ፡ ጊዜ ፡

ባሕርን ፡ በመዝገያዎች ፡ የዘጋ ፡ ማን ፡ ነው ፡

9 ፤ ደመናውን ፡ ለልብሱ ፡

ጨለማንም ፡ ለመጠቅለያው ፡ አደረግኸ ፤

10 ፤ ድንበሩን ፡ በዙሪያው ፡ አድርጌ ፡

መወርወሪያዎቹንና ፡ መዝገያዎቹን ፡ አኑራ ።

11 ፤ እስከዚህ ፡ ድረስ ፡ ድረሺ ፡ አትለፊ ፤

በዚህም ፡ ለትዕቢተኛው ፡ ማዕበልሽ ፡ ገደብ ፡ ይኸን ፡ አልኸ ።

12 ፤ 13 ፤ የምድርን ፡ ዳርቻ ፡ ይይዝ ፡ ዘንድ ፡

ከርሷም ፡ በደለኛዎች ፡ ይናወጡ ፡ ዘንድ ፡

በእውኑ ፡ ከተወለደኸ ፡ ዠምሮ ፡ ማለዳን ፡ አዘኻልን ፡

ለወገባታም ፡ ስፍራውን ፡ አስታወቀኸዋልን ፡

14 ፤ ጭቃ ፡ ከማኅተም ፡ በታች ፡ እንደሚለወጥ ፡ እንዲሁ ፡ ርሷ ፡ ትለወጣለች ፤

ነገርም ፡ ኹሉ ፡ እንደ ፡ ልብስ ፡ ተቀልሟል ።

15 ፤ ከበደለኛዎች ፡ ብርሃናቸው ፡ ተከልክሏል ፡

ከፍ : ያለውም : ክንድ : ተሰብሯል ::

16 ፤ ወደባሕር : ምንጭስ : ውስጥ : ገብተኻልን ።

በቀላዩስ : መሠረት : ውስጥ : ተመላልሰኻልን ።

17 ፤ የሞት : በሮች : ተገልጠውልኻልን ።

የሞትንስ : ጥላ : ደጆች : አይተኻልን ።

18 ፤ ምድርንስ : በስፋቷ : አስተውለኻታልን ።

ኸሉን : ዐውቀኸ : እንደ : ኸነ : ተናገር ::

19 ፤ 20 ፤ ወደ : ዳርቻው : ትነዳው : ዘንድ ፤

ወደ : ቤተም : የሚያደርሰውን : ጎዳና : ታውቅ : ዘንድ ፤

የብርሃን : መኖሪያ : መንገድ : የት : ነው ።

የጨለማውስ : ቦታ : ወዴት : አለ ።

21 ፤ በዚያን : ጊዜ : ተወልደኸ : ነበርና ፤

የዕድሜኸም : ቀጥር : ብዙ : ነውና ፤

በእውነት : አንተ : ሳታውቅ : አትቀርም ::

22 ፤ በእውነት : ወደበረሃው : ቤተ : መዛግብት : ገብተኻልን ።

የበረሃውንስ : ቅንጣት : ቤተ : መዛግብት : አይተኻልን ።

23 ፤ ይኸውም : ለመከራ : ጊዜ : ለሰልፍና : ለጦርነት : ቀን : የጠበቅኹት : ነው ::

24 ፤ ብርሃንስ : በምን : መንገድ : ይከፈላል ።

የምሥራቅስ : ነፋስ : በምድር : ላይ : እንዴት : ይበተናል ።

25 ፤ 26 ፤ ባድማውንና : ውድማውን : እንዲያጠግብ ፤

27 ፤ ሣሩንም : እንዲያበቅል ፤

ማንም : በሌለባት : ምድር : ላይ ፤

ሰውም : በሌለባት : ምድር : በዳ : ላይ : ዝናብን : ያዘንብ : ዘንድ ፤

ለፈሳሹ : ውሃ : መንደራደድውን ፤

ወይስ : ለሚያንጎደጉድ : መብረቅ : መንገድን : ያበጀ : ማን : ነው ።

28 ፤ በእውነት : ለዝናብ : አባት : አለውን ።

ወይስ : የጠልን : ነጠብጣብ : የወለደ : ማን : ነው ።

29 ፤ በረሃስ : ከማን : ማሕፀን : ወጣ ።

የሰማዩንስ : ዐመዳይ : ማን : ወለደው ።

30 ፤ ውሃዎች : እንደ : ድንጋይ : ጠነከሩ ፤

የቀላዩም : ፊት : ረግቷል ::

31 ፤ በእውነት : የሰባቱን : ከዋክብት : ዘለላ : ታስር : ዘንድ ፤

ወይስ : አሪዮን : የሚባለውን : ኮከብ : ትፈታ : ዘንድ : ትችላለኸን ።

32 ፤ ወይስ : ማዛሮት : የሚባሉትን : ከዋክብት : በጊዜያቸው : ታወጣ : ዘንድ ፥
ወይስ : ድብ : የሚባለውን : ኮከብ : ከልጆቹ : ጋራ : ትመራ : ዘንድ : ትችላለኝን ።

33 ፤ የሰማይን : ሥርዐት : ታውቃለኝን ።
በምድርስ : ለይ : እንዲሠለጥን : ልታደርግ : ትችላለኝን ።

34 ፤ የውሃዎች : ብዛት : ይሸፍንኝ : ዘንድ :
ቃልኝን : ወደ : ደመናት : ታነሣ : ዘንድ : ትችላለኝን ።

35 ፤ መብረቆች : ኼደው :- እንሆ ፥ እዚህ : አለን : ይሉኝ : ዘንድ :
ልትልካቸው : ትችላለኝን ።

36 ፤ በውስጡስ : ጥበብን : ያኖረ ፥
ለሰውስ : ልብ : ማስተዋልን : የሰጠ : ማን : ነው ።

37 ፤ 38 ፤ የሰማይን : ደመና : በጥበቡ : ሊቈጥር : የሚችል : ማን : ነው ።
ትቢያ : በተበጠበጠ : ጊዜ ፥

ንሎቹም : በተጣበቁ : ጊዜ ፥
የሰማይን : ረዋት : ሊያዘነብል : የሚችል : ማን : ነው ።

39 ፤ 40 ፤ በዋሾቻቸው : ውስጥ : ተጋድመው ፥
በጫካም : ውስጥ : አድብተው : ሳሉ ፥

ለአንበሳዪቱ : አደን : ታድናለኝን ።
የልጆቻችንስ : ነፍስ : ታጠግብ : ዘንድ : ትችላለኝን ።

41 ፤ ልጆቹ : ወደ : እግዚአብሔር : ሲጮኹ ፥
የሚበሉትም : ዐጥተው : ሲቅበዘበዙ ፥

ለቀሩ : መብልን : የሚሰጠው : ማን : ነው ።

_____ መጽሐፈ : ኢዮብ ፥ ምዕራፍ : 39 :: _____

ምዕራፍ : 39 ::

1 ፤ የበረሐ : ፍየል : የምትወልድበትን : ጊዜ : ታውቃለኝን ።

ዋላዪቱስ : የምታምጥበትን : ጊዜ : ትመለከታለኝን ።

2 ፤ ርሷ : የምትፈጽመውንስ : ወራት : ትቈጥራለኝን ።

የምትወልድበትንስ : ጊዜ : ታውቃለኝን ።

3 ፤ ይንበረከካሉ ፥ ልጆቻቸውንም : ይወልዳሉ ፥

ከምጣቸውም : ያርፋሉ ።

4 ፤ ልጆቻቸው : ይጠነክራሉ ፥

በሜዳም : ያድጋሉ ፤

ይወጣሉ ፥ ወደ : እነርሱም : አይመለሱም ።

5 ፤ የሜዳውስ : አሀያ : ሐራነት : ማን : አወጣው ።

የበረሐውንስ : አህያ : ከእስራቱ : ማን : ፈታው ።

6 ፤ በረሐውን : ለርሱ : ቤት : አድርጌ : ሰጠኹት ፤

መኖሪያውም : በጨው : ምድር : ነው ።

7 ፤ በከተማ : ውካታ : ይዘብታል ፤

የነጂውን : ጨኸት : አይሰማም ።

8 ፤ ተራራውን : እንደ : መሰምሪያው : ይመለከተዋል ፡

ለምለሙንም : ሹሉ : ይፈልጋል ።

9 ፤ ጎሽ : ያገለግልኸ : ዘንድ : ይታዘዛልን ፡

ወይስ : በግርግምኸ : አጠገብ : ያድራልን ፡

10 ፤ ጎሽ : ይተልምልኸ : ዘንድ : ትጠምደዋለኸን ፡

ወይስ : ከአንተ : በኋላ : በዕርሻ : ላይ : ይጎለጉላልን ፡

11 ፤ ጉልበቱስ : ብርቱ : ስለ : ኾነ : ትታመነዋለኸን ፡

ተግባርኸንስ : ለርሱ : ትተዋለኸን ፡

12 ፤ ዘርኸንስ : ይመልስልኸ : ዘንድ ፡

በወውድማኸስ : ያከማችልኸ : ዘንድ : ትታመነዋለኸን ፡

13 ፤ የሰጎን : ክንፍ : በደስታ : ይንቀሳቀሳል ፤

ነገር : ግን : ክንፉና : ላባው : ጭምተኛ : ነውን ፡

14 ፤ ዕንቀላላን : በመሬት : ላይ : ትተዋለች ፡

በዕፈርም : ውስጥ : ታሞቀዋለች ፤

15 ፤ እግር : ይሰብረው : ዘንድ ፡

የምድረ : በዳም : አውሬ : ይረግጠው : ዘንድ : ትረሳለች ።

16 ፤ የርሷ : እንዳልኾኑ : በልጆቿ : ትጨክናለች ።

በከንቱም : ብትሠራ : አትፈራም ፤

17 ፤ እግዚአብሔር : ጥብብን : ከርሷ : ከልክሷልና ፡

ማስተዋልንም : አልሰጣትምና ።

18 ፤ ወደ : ላይ : ከፍ : ከፍ : ስትል ፡

በፈረስና : በፈረሰኛው : ትሳለቃለች ።

19 ፤ ለፈረስ : ጉልበቱን : ሰጥተኸዋልን ፡

ዐንገቱንስ : ጋማ : አልብሰኸዋልን ፡

20 ፤ እንደ : አንበጣስ : አፈናጠርኸውን ፡

የማንከራፋቱ : ክብር : የሚያስፈራ : ነው ።

21 ፤ በኩቴው : በሸለቆው : ውስጥ : ይጎደፍራል ፡

በጉልበቱም : ደስ : ይለዋል ፤

ሰይፍም ፡ የታጠቁትን ፡ ለመገናኘት ፡ ይወጣል ።

22 ፤ በፍርሀት ፡ ላይ ፡ ይሥቃል ፤

ርሱም ፡ አይደነግጥም ፤

ከሰይፍም ፡ ፊት ፡ አይመለስም ።

23 ፤ በርሱ ፡ ላይ ፡ የፍላጻ ፡ ከረጅና ፡ ብልጭልጭ ፡ የሚል ፡ ጦር ፡

ሠላጢንም ፡ ያንኳኳሉ ።

24 ፤ በጭካኔና ፡ በቀጣ ፡ መሬትን ፡ ይወጣል ፤

የመለከትም ፡ ድምፅ ፡ ቢሰማ ፡ አይቆምም ።

25 ፤ የመለከትም ፡ ድምፅ ፡ ሲሰማ ፡- ዕሠይ! ይላል ፤

ከሩቅ ፡ ኾኖ ፡ ሰልፍንና ፡ የአለቃዎቹን ፡ ጨኸት ፤

የሰራዊቱንም ፡ ውካታ ፡ ያሸታል ።

26 ፤ በእውኑ ፡ ከጥበብኸ ፡ የተነሣ ፡ ጭልፊት ፡ ያንገብባልን ።

ወይስ ፡ ክንፎቹን ፡ ወደ ፡ ደቡብ ፡ ይዘረጋልን ።

27 ፤ በአፍኸ ፡ ትእዛዝ ፡ ንስር ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ይላልን ።

ቤቱንስ ፡ በአርያም ፡ ላይ ፡ ያደርጋልን ።

28 ፤ በገደል ፡ ላይ ፡ ይኖራል ፤

በገደሉ ፡ ገመገምና ፡ በጥጉ ፡ ያድራል ።

29 ፤ በዚያም ፡ ኾኖ ፡ የሚነጥቀውን ፡ ይገብኛል ፤

ዐይኑም ፡ በሩቅ ፡ ትመለከታለች ።

30 ፤ ጫጨቶቹም ፡ ደም ፡ ይጠጣሉ ፤

በድን ፡ ባለባትም ፡ ስፍራ ፡ ርሱ ፡ በዚያ ፡ አለ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 40 ። _____

ምዕራፍ ፡ 40 ።

1 ፤ እግዚአብሔርም ፡ መለሰ ፡ አዮብንም ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡-

2 ፤ በእውኑ ፡ የሚከራከር ፡ ሰው ፡ ኾሉን ፡ ከሚችል ፡ አምላክ ፡ ጋራ ፡ ይከራከራልን ።

ከእግዚአብሔር ፡ ጋራ ፡ የሚዋቀስ ፡ ርሱ ፡ ይመልስለት ።

3 ፤ አዮብም ፡ መለሰ ፡ እግዚአብሔርንም ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡-

4 ፤ እንሆ ፡ እኔ ፡ ወራዳ ፡ ሰው ፡ ነኝ ፤ የምመልስልኸ ፡ ምንድር ፡ ነው ።

እጄን ፡ በአፌ ፡ ላይ ፡ እጭናለኸ ።

5 ፤ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ተናገርኸ ፡ አልመልስምም ፤

ኾለተኛ ፡ ጊዜም ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ አልናገርም ።

6 ፤ እግዚአብሔርም ፡ በዐውሎ ፡ ነፋስ ፡ ውስጥ ፡ ኾኖ ፡ ለአዮብ ፡ መለሰ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡-

7 ፤ እንግዲህ ፡ እንደ ፡ ወንድ ፡ ወገብኸን ፡ ታጠቅ ፤

እጠይቅኻለኸኑ ፡ አንተም ፡ ተናገረኝ ።

8 ፤ በእውኑ ፡ ፍርዴን ፡ ታፈርሳለኸን ፡

አንተስ ፡ ጻድቅ ፡ ትኸን ፡ ዘንድ ፡ በእኔ ፡ ትፈርዳለኸን ፡

9 ፤ እንደእግዚአብሔር ፡ ክንድ ፡ ያለ ፡ ክንድ ፡ አለኸን ፡

ወይስ ፡ እንደ ፡ ርሱ ፡ ባለ ፡ ድምፅ ፡ ታንገዎደጉዳለኸን ፡

10 ፤ በታላቅነትና ፡ በልዕልና ፡ ተላበስ ፤

በክብርና ፡ በግርማም ፡ ተገናጸፍ ።

11 ፤ የቀጣኸን ፡ ፈላሽ ፡ አፍስ ፤

ትዕቢተኛውንም ፡ ሹሉ ፡ ተመልክተኸ ፡ አዋርደው ።

12 ፤ ትዕቢተኛውንም ፡ ሹሉ ፡ ተመልክት ፡ ዝቅ ፡ ዝቅም ፡ አድርገው ፤

በደለኛዎችንም ፡ ወዲያውኑ ፡ ርገጣቸው ።

13 ፤ በዐፈር ፡ ውስጥ ፡ በአንድነት ፡ ሰውራቸው ፤

በተሸሸገም ፡ ስፍራ ፡ ፈታቸውን ፡ ሸፍን ።

14 ፤ በዚያን ፡ ጊዜም ፡ ቀኝ ፡ እጅኸ ፡ ታድንኸ ፡ ዘንድ ፡ እንድትቸል ፡

እኔ ፡ ደግሞ ፡ እመሰክርልኻለኸኑ ።

15 ፤ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ የሠራኸትን ፡ ጉማሬ ፡ እስኪ ፡ ተመልክት ፤

እንደ ፡ በሬ ፡ ሣር ፡ ይበላል ።

16 ፤ እንሆ ፡ ብርታቱ ፡ በወገቡ ፡ ውስጥ ፡ ነው ፤

ኅይሉም ፡ በሆዱ ፡ ሻማት ፡ ውስጥ ፡ ነው ።

17 ፤ ሻራቱን ፡ እንደ ፡ ጥድ ፡ ዛፍ ፡ ያወዛውዛል ፤

የወርቹ ፡ ሻማት ፡ የተገነገነው ፡ ነው ።

18 ፤ ዐጥንቱ ፡ እንደ ፡ ናስ ፡ አገዳ ፡ ነው ፤

አካላቱ ፡ እንደ ፡ ብረት ፡ ዘንጎች ፡ ናቸው ።

19 ፤ ርሱ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ፍጥረት ፡ አውራ ፡ ነው ፤

ሠራውም ፡ ሰይፉን ፡ ሰጠው ።

20 ፤ የሜዳ ፡ እንስሳዎች ፡ ሹሉ ፡ የሚጫወቱበት ፡ ተራራ ፡

ምግብን ፡ ያበቅልለታል ።

21 ፤ ጥላ ፡ ካለው ፡ ዛፍ ፡ በታች ፡

በደንገልና ፡ በረግረግ ፡ ውስጥ ፡ ይተኛል ።

22 ፤ ጥላ ፡ ያለው ፡ ዛፍ ፡ በጥላው ፡ ይሰውረዋል ፤

የወንዝ ፡ አሐያ ፡ ዛፎች ፡ ይከሱታል ።

23 ፤ እንሆ ፡ ወንዙ ፡ ቢገርፍ ፡ አይደነግጥም ፤

የርዳኖስም ፡ እስከ ፡ አፉ ፡ ድረስ ፡ ቢፈስ ፡ ርሱ ፡ ይተማመናል ።

24 ፤ ዐይኖቹ ፡ እያዩ ፡ ይያዛልን ።

አፍንጫውስ ፡ በወጥመድ ፡ ይበሳልን ።

25 ፤ በእውኑ ፡ አዘውን ፡ በመቃጥን ፡ ታወጣለኸን ።

ምላሱንስ ፡ በገመድ ፡ ታስረዋለኸን ።

26 ፤ ወይስ ፡ ስናጋ ፡ በአፍንጫው ፡ ታደርጋለኸን ።

ወይስ ፡ በችንካር ፡ ጉንጨን ፡ ትበሳለኸን ።

27 ፤ በእውኑ ፡ ወዳንተ ፡ እጅግ ፡ ይለምናልን ።

በጣፈጠስ ፡ ቃል ፡ ይናገርኸልን ።

28 ፤ በእውኑ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ይገባልን ።

ወይስ ፡ ለዘለዓለም ፡ ባሪያ ፡ ታደርገዋለኸን ።

29 ፤ ከወፍ ፡ ጋራ ፡ እንደምትጫወት ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ትጫወታለኸን ።

ወይስ ፡ ለሌት ፡ ባሪያዎችኸ ፡ ታስረዋለኸን ።

30 ፤ አጥማጆች ፡ በርሱ ፡ ይከራከራሉን ።

ወይስ ፡ ነጋዴዎች ፡ ያካፍሉታልን ።

31 ፤ በእውኑ ፡ ቀኑርቦቱን ፡ በጭሬ ፡

ራሱንስ ፡ በዓሣ ፡ ጦር ፡ ትሞላዋለኸን ።

32 ፤ እጅኸን ፡ በላዩ ፡ ጫን ፤

ሰልፉን ፡ ዐስብ ፡ እንግዲህም ፡ አትደገም ።

መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 41 ።

ምዕራፍ ፡ 41 ።

1 ፤ እንሆ ፡ ተስፋው ፡ ከንቱ ፡ ነው ፤

ያየው ፡ ኸሉ ፡ ስንኳ ፡ በፊቱ ፡ ይዋረዳል ።

2 ፤ ያንቀላቅሰውም ፡ ዘንድ ፡ የሚደፍር ፡ የለም ፤

እንግዲህ ፡ በፊቱ ፡ መቆም ፡ የሚችል ፡ ማን ፡ ነው ።

3 ፤ እመልስለትስ ፡ ዘንድ ፡ መገጠመሪያ ፡ የሰጠኝ ፡ ማን ፡ ነው ።

ከሰማይ ፡ ኸሉ ፡ በታች ፡ ያለው ፡ ገንዘቤ ፡ ነው ።

4 ፤ ስለ ፡ አካላቱና ፡ ስለ ፡ ብርቱ ፡ ጎይሉ ፡

ስለ ፡ መልካም ፡ ሰውነቱ ፡ ዝም ፡ አልልም ።

5 ፤ የውጪ ፡ ልብሱን ፡ ማን ፡ ይገፋል ።

በጥንድ ፡ መንጋጋውስ ፡ ውስጥ ፡ ማን ፡ ይገባል ።

6 ፤ የፊቱንስ ፡ ደጆች ፡ የሚከፍት ፡ ማን ፡ ነው ።

በጥርሶቹ ፡ ዙሪያ ፡ ግርማ ፡ አለ ።

7 ፤ ቅርፊቶቹ ፡ ጠንካራ ፡ ስለ ፡ ኾኑ ፡ ርሱ ፡ ትዕቢተኛ ፡ ነው ፤

በጠባብ : ማተሚያ : እንደ : ታተሙ : ናቸው ::
8 ፤ ርስ : በርሳቸው : የተቀራረቡ : ናቸውና ፥
ነፋስ : በመካከላቸው : መግባት : አይችልም ::
9 ፤ ርስ : በርሳቸው : የተገጣጠሙ : ናቸው ፤
እስከማይለያዩም : ድረስ : ተያይዘዋል ::
10 ፤ እንጥሽታው : ብልጭታ : ያወጣል ፥
ዐይኖቹም : እንደ : ወገግታ : ናቸው ::
11 ፤ ከአፉ : ፋናዎች : ይወጣሉ ፥
የእሳትም : ፍንጣሪ : ይረጫል ::
12 ፤ እንደ : ፈላ : ድስትና : እንደሚቃጠል : ሸምበቆ ፥
ከአንፍንጫው : ጢስ : ይወጣል ::
13 ፤ እስትንፋሱ : ከሰልን : ታቃጥላለች ፥
ነበልባልም : ከአፉ : ይወጣል ::
14 ፤ በዐንገቱ : ጎይል : ታድራለች ፤
ግርማ : በፊቱ : ይዘፍናል ::
15 ፤ የሥጋውም : ቅርፊት : የተጣበቀ : ነው ፤
እስከማይንቀሳቀሱም : ድረስ : በርሱ : ላይ : ጸንተዋል ::
16 ፤ ልቡ : እንደ : ድንጋይ : የደነደነ : ነው ፤
እንደ : ወፍጮ : ድንጋይ : የጸና : ነው ::
17 ፤ በተነሣ : ጊዜ : ጎያላን : ይፈራሉ ፤
ከድንጋጤም : የተነሣ : ያብዳሉ ::
18 ፤ ሰይፍና : ጦር ፥ ፍላጻና : መውጊያም : ቢያገኙት : አያሸንፉትም ::
19 ፤ ብረትን : እንደ : ገለባ ፥
ናስንም : እንደ : ነቀዘ : ዕንጨት : ይቈጥራቸዋል ::
20 ፤ ፍላጻ : ሊያባርረው : አይችልም ፤
የወንጭፍም : ድንጋዮች : እንደ : ገለባ : ይኾኑለታል ::
21 ፤ በሎታውን : እንደ : ገለባ : ይቈጥረዋል ፤
ሆላጢኑም : ሲሰበቅ : ይሥቃል ::
22 ፤ ታቸ፣ : እንደ : ስለታም : ገል : ነው ፤
እንደ : መዳመጫም : በጭቃ : ላይ : ያልፋል ::
23 ፤ ቀላዩን : እንደ : ድስት : ያፈላዋል ፤
ባሕሩንም : እንደ : ሸቱ : ምንቸት : ያደርገዋል ::
24 ፤ በስተኳላው : ብሩህ : መንገድን : ያበራል ፤

ቀላዩም ፡ ሸበት ፡ ይመስላል ።

25 ፤ ያለፍርሀት ፡ የተፈጠረ ፡

እንደ ፡ ርሱ ፡ ያለ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ የለም ።

26 ፤ ከፍ ፡ ያለውን ፡ ሸሉ ፡ ይመለከታል ፤

በትዕቢተኛዎችም ፡ ሸሉ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ነው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ኢዮብ ፡ ምዕራፍ ፡ 42 ። _____

ምዕራፍ ፡ 42 ።

1 ፤ ኢዮብም ፡ መለሰ ፡ እግዚአብሔርንም ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡—

2 ፤ ሸሉን ፡ ታደርግ ፡ ዘንድ ፡ ቻይ ፡ እንደ ፡ ኾንኸ ፡

ዐላብኸም ፡ ይከለከል ፡ ዘንድ ፡ ከቶ ፡ እንደማይቻል ፡ ዐወቅኸ ።

3 ፤ ያለዕውቀት ፡ ምክርን ፡ የሚሰውር ፡ ማን ፡ ነው ።

ስለዚህ ፡ እኔ ፡ የማላስተውለውን ፡

የማላውቀውንም ፡ ድንቅ ፡ ነገር ፡ ተናግረዋለኸ ።

4 ፤ እባክኸ ፡ ሰማኝ ፡ እኔም ፡ ልናገር ፤

እጠይቅኸማለኸ ፡ አንተም ፡ ተናገረኝ ።

5 ፤ መስማትንስ ፡ በገዢ ፡ በመስማት ፡ ሰምቼ ፡ ነበር ፤

አኸን ፡ ግን ፡ ዐይኔ ፡ አየኸኸ ፤

6 ፤ ስለዚህ ፡ ራሴን ፡ እንቃለኸ ፤

በዐፈርና ፡ በዐመድ ፡ ላይ ፡ ተቀምጬ ፡ እጸጸታለኸ ።

7 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ ለኢዮብ ፡ ከተናገረ ፡ በኋላ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቴማናዊውን ፡ ኤልፋዝን ፡— እንደ ፡ ባሪያዬ ፡ እንደ ፡ ኢዮብ ፡ ቅንን ፡ ነገር ፡ ስለ ፡ እኔ ፡ አልተናገራችኸምና ፡ ቀጣዩ ፡ በአንተና ፡ በኸለቱ ፡ ባልንጀራዎችኸ ፡ ላይ ፡ ነጂል ።

8 ፤ አኸን ፡ እንግዲህ ፡ ሰባት ፡ ወይፈኖችና ፡ ሰባት ፡ አውራ ፡ በጎች ፡ ይዛችኸ ፡ ወደ ፡ ባሪያዬ ፡ ወደ ፡ ኢዮብ ፡ ዘንድ ፡ ሽዱ ፡ የሚቃጠልንም ፡ መሥዋዕት ፡ ስለ ፡ ራሳችኸ ፡ አሳርጉ ፤ ባሪያዬም ፡ ኢዮብ ፡ ስለ ፡ እናንተ ፡ ይጸልያል ፡ እኔም ፡ እንደ ፡ ስንፍናችኸ ፡ እንዳላደርግባችኸ ፡ ፊቱን ፡ እቀበላለኸ ፤ እንደ ፡ ባሪያዬ ፡ እንደ ፡ ኢዮብ ፡ ቅን ፡ ነገር ፡ ስለ ፡ እኔ ፡ አልተናገራችኸምና ።

9 ፤ ቴማናዊውም ፡ ኤልፋዝ ፡ ሹሐዊውም ፡ በልዳዶስ ፡ ናዕማታዊውም ፡ ሶፋር ፡ ኹደው ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳዘዛቸው ፡ አደረጉ ፡ እግዚአብሔርም ፡ የኢዮብን ፡ ፊት ፡ ተቀበለ ።

10 ፤ ኢዮብም ፡ ስለ ፡ ወዳጆቹ ፡ በጸለየ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ምርኮውን ፡ መለሰለት ፤ እግዚአብሔርም ፡ ቀድሞ ፡ በነበረው ፡ ፋንታ ፡ ኸለት ፡ ዕጥፍ ፡ አድርጎ ፡ ለኢዮብ ፡ ሰጠው ።

11 ፤ ወንድሞቼና ፡ እኅቶቼ ፡ ቀድሞም ፡ ያውቁት ፡ የነበሩት ፡ ሸሉ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ መጡ ፤ በቤቱም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ እንጀራ ፡ በሉ ፤ ስለ ፡ ርሱም ፡ ዐዘኑለት ፤ እግዚአብሔርም ፡ ካመጣበት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ሸሉ ፡ አጽናኑት ፤ እያንዳንዳቸውም ፡ ብርና ፡ የወርቅ ፡ ቀለበት ፡ ሰጡት ።

12 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከፊተኛው ፡ ይልቅ ፡ የኳለኛውን ፡ ለኢዮብ ፡ ባረከ ፤ ዐሥራ ፡ አራት ፡ ሺሕም ፡ በጎች ፡ ስድስት ፡ ሺሕም ፡ ግመሎች ፡ አንድ ፡ ሺሕም ፡ ጥማድ ፡ በሬዎች ፡ አንድ ፡ ሺሕም ፡ እንስት ፡ አሀያዎች ፡ ነበሩት ።

13 ፤ ደግሞም ፡ ሰባት ፡ ወንዶችና ፡ ሦስት ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ ኾኑለት ።

14 ፤ የመገናኛ መሪዎቻችንም ፡ ስም ፡ ይሚማ ፡ የኸለተኛዎቻችንም ፡ ስም ፡ ቃስያ ፡ የሦስተኛዎቻችንም ፡ ስም ፡ አማልቶያስ ፡ ቁራስ ፡ ብሎ ፡ ሰየማቸው ።

15 ፤ እንደ ፡ ኢዮብ ፡ ሴቶች ፡ ልጆችም ፡ ያሉ ፡ የተዋቡ ፡ ሴቶች ፡ በአገሩ ፡ ኸሉ ፡ አልተገኙም ፤ አባታቸውም ፡ ከወንድሞቻቸው ፡ ጋራ ፡ ርስት ፡ ሰጣቸው ።

16 ፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ኢዮብ ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ዓመት ፡ ኖረ ፡ ልጆቹንና ፡ የልጅ ፡ ልጆቹንም ፡ እስከ ፡ አራት ፡ ትውልድ ፡ ድረስ ፡ አየ ።

17 ፤ ኢዮብም ፡ ሸምግሎ ፡ ዕድሜም ፡ ጠግቦ ፡ ሞተ ። ❖